



ኅብረተሰብ ሳይንስ

ጾኛ ክፍል

የተማሪ መጽሐፍ

አዘጋጅ:-

ወንዱ ተክሰመድህን

አርታኪ:-

መኩሪያ ፈሰቀ

ገምጋሚዎች:-

ዘላለም አሳጋው

ዘረሁን ጌታቸው

ይታገሱ አግኖፋ



**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ትምህርት ሚኒስቴር**

AL GHURAIR
PRINTING AND PUBLISHING LLC

ምህጋና

የዚህ መጽሐፍ ዲዛይን ህትመትና ስርጭት ማከናወኛ ገንዘብ የተገኘው በአጠቃላይ የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ኘርጅክት (GEQIP) አማካኝነት ነው። የኘርጅክቱ ዋና ዓላማ በአገሪቱ በሚገኙ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ከ1ኛ-12ኛ ክፍሎች የሚሰጠውን የትምህርት ጥራት ማሻሻል ነው።

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ለGEQIP የዋለውን ገንዘብ ያገኘው በብድር/በእርዳታ ሲሆን ብድሩን/ እርዳታውን የሰጡት ዓለምአቀፍ የልማት ማህበራት (IDA)፣ ፋስት ትራክ ኢንቬትቭ ካታሊቲክ ፈንድ (FTI CF) እና ሌሎችም የልማት አጋሮች ማለት የፊንላንድ፣ የኢጣሊያ የልማት ማህበር፣ የኔዘርላንድና የታላቋ ብሪታኒያ የእርዳታ ድርጅት አለምአቀፍ የልማት ዋና ክፍል (DFID) ናቸው።

ሁሉንም በዝርዝር መጥቀስ የማይቻል በርካታ ግለሰቦችና ድርጅቶች ይህ የተማሪ መጽሀፍና የመምህር መምሪያ እውን እንዲሆኑ ያልተቆጠበ ድጋፍቸውን ሰጥተዋል። በዚህም ትምህርት ሚኒስቴር ምስጋናውን ያቀርባል።

© በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የትምህርት ሚኒስቴር
1ኛ እትም፣ 2003 ዓ.ም
ISBN 978-99944-2-088-9

የአል-ጉሬር አታሚና አሳታሚ ድርጅት
የፖ.ሲ.ቁጥር 5613
ዱባይ፣
የተባበሩት የአረብ አሜሪካ

ከኩራዝ ኢንተርናሽናል አሳታሚ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
የፖ.ሲ.ቁጥር 100767
አዲስ አበባ
ኢትዮጵያ

ጋር በመተባበር ይህን መጽሐፍ ለአ.ፌ.ዴ.ሪ የትምህርት ሚኒስቴር አዘጋጅተው አትመው፣ አስራጭተዋል።

ሁሉም የህትመት መብቶች ተከብረዋል።

የዚህን መጽሐፍ ክፍል በተለያዩ መሳሪያዎች ያለባለቤቱ የቅድሚያ ፈቃድ እንደገና ማሳተም፣ ማስራጨት፣ ማከማቸትና መልሶ መጠቀም እንደማይቻል የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ አዋጅ ቁጥር 410/2004 የኮፒራይትና የተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ 10ኛ አመት ቁጥር 55 አዲስ አበባ ጁላይ 19, 2004 ይከለክላል።

የስዕሎችን የኮፒ ራይት መብቶች ለማክበር በተቻለን መጠን የሚፈለግብንን ጥረት ሁሉ አድርገናል። ሳናውቅ በስህተት ሳንጠቅሳቸው የተዘለሉ ካሉ በቅድሚያ ይቅርታ እየጠየቅን በሚቀጥሉት ህትመቶች አስፈላጊውን እውቅና እንደምንሰጥ ለመግለጽ እንወዳለን።

ምዕራፍ ስንድ፡- የምንኖርባት መሬት

1.1 አገገራት 1

1.2 የዓለም ሕዝቦች..... 6

1.2.1 በዓለም የሚገኙ ሃይማኖቶች 15

1.3 የሕዝብ ሥርጭትና አኗኗር 18

1.3.1 ሕዝብ ተባብሮና ተጠጋግቶ የሚኖርባቸው ቦታዎችን ማነጻጻር 18

1.3.2 ለዓለም ሕዝቦች ሥርጭት መለያየት ምክንያቶች 23

1.3.3 የዓለም ሕዝቦች አኗኗር 25

1.3.4 የኢንዱስትሪ አብዮትና ያስከተለው ውጤት 27

 ቁልፍ ቃላት 42

 ማጠቃለያ 43

 የክሰሳ ፕደቂዎች 44

 ፍተሻ 46

ምዕራፍ ሁለት፡- ገጸ ምድርን የሚሰውጡ ኃይሎች

2.1 የመሬት ውጫዊ ኃይሎችና በሰው ልጅ አኗኗር ላይ
 የሚያስከትሉት ለውጥ 47

2.2 የመሬት ገጽ ለዋጭ ውስጣዊ ኃይሎችና በሰው ልጅ አኗኗር ላይ
 የሚያስከትሉት ለውጥ 55

2.3 ከካርታ ላይ ርቀትና ስፋትን መለካት..... 61

 ቁልፍ ቃላት 70

 ማጠቃለያ 71

 የክሰሳ ፕደቂዎች 72

 ፍተሻ 74

ምዕራፍ ሦስት፡- ሥርዓተ ምኅዳርና የሰው ስጅ ጣልቃ ገብነት

3.1 የሰውና የተፈጥሮ ሀብት ግንኙነት75

3.2 የዓለም ሙቀት መጨመር መንስኤና ውጤት.....83

 ቁልፍ ቃላት 91

 ማጠቃለያ92

 የክሰሳ ጥያቄዎች93

 ፍተሻ95

ምዕራፍ ስራት፡- ሕዝባዊ ጉዳዮች

4.1 ሕዝብ ነክ ጉዳዮች96

4.1.1 ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን በመዋጋት ዙሪያ የወጣቶች ሚና97

4.1.2 ፈጣን የሕዝብ ቁጥር ዕድገትን መቆጣጠሪያ ስልቶች 101

4.2 ሰብአዊ መብቶችና ደኅንነት106

4.3 የአጋርነት መርሐ ግብር 114

 ቁልፍ ቃላት 121

 ማጠቃለያ 122

 የክሰሳ ጥያቄዎች 123

 ፍተሻ 125

ምዕራፍ

ሰንጠረዥ

የምንኖርባት መሬት

ከምዕራፍ የሚጠበቁ አጠቃላይ ውጤቶች

ተማሪዎች የዚህን ምዕራፍ ይዘቶች ተምራችሁ ካጠናቀቃችሁ በኋላ፡-

- መገኛ ቦታዎችንና ዋና ዋና የዓለም መልክስ ምድሮችን እንዲሁም ዋና ዋና የዓለም ቋንቋዎችን ትገልጻላችሁ።
- ጥንታዊ ዋና ዋና ሥልጣኔዎችን ታደንቃላችሁ።
- ሕዝብ ተጠጋግቶና ተበታትኖ የሠፈረባቸው የዓለም ክፍሎችና ለልዩነቱ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነገሮችን ትለያላችሁ።
- የኢንዱስትሪ አብዮት ያስከተለውን ውጤቶች ትዘረዝራላችሁ።
- የአፍሪካ ሕዝቦችን ፀረ ቅኝ አገዛዝ የትግል ታሪክን ትለያላችሁ።
- አዳዲስ ሐሳቦች እንዴት እንደተገኙና ምንነታቸውን ታስረዳላችሁ።

1.1 አኅጉራት


ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት፡-

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ

- የሰባቱን አኅጉራት ካርታ ትሠራላችሁ።
- የአኅጉራትን አንጻራዊ መገኛ ትገልጻላችሁ።
- የዓለም አኅጉራትን ስፋት ታወዳድራላችሁ።
- የዓለም ከፍተኛና ዝቅተኛ ቦታዎችን ትለያላችሁ።
- የዓለም ታላላቅ ሐይቆችና ወንዞችን ትለያላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ☛ አኅጉር
- ☛ ስላን ምድር
- ☛ ባሕረ ገብ መሬት



ምሥል 1.1 አህጉራት

ሀ. የአኅጉሮች አንጻራዊ መገኛ እና መጠን

ከመሬት ውጫዊ አካል ሃያ ዘጠኝ በመቶ የሚሆነው የተሸፈነው በአኅጉሮችና በደሴቶች ነው። ሰባ አንድ በመቶ የሚሆነው የመሬት ውጫዊ አካል ደግሞ የተሸፈነው በውኃ አካላት ነው።

አኅጉሮች በጣም ትልቅ የመሬት ክፍሎች ናቸው። በዓለም ላይ ሰባት አኅጉሮች አሉ። እነርሱም፡- እስያ፣ አፍሪካ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ ደቡብ አሜሪካ፣ አንታርክቲካ፣ አውሮፓ እና አውስትራሊያ ናቸው። በምስል 1.1 ላይ እንደምትመለከቱት አኅጉሮች በመጠናቸው ይለያያሉ። በመጠኑ በዓለም ትልቁ አኅጉር እስያ ነው። አንታርክቲካ፣ አውሮፓ እና አውስትራሊያ በአንድ ላይ ቢደመሩ እንኳን እስያን አያህሉም። እስያ በመጠኑ አንታርክቲካን በስድስት እጥፍ ይበልጣል።

ከሰባቱ አኅጉራት አምስቱ እርስ በእርሳቸው የተያያዙ ናቸው። በሌላ በኩል አንታርክቲካና አውስትራሊያ በውኃ የተከበቡ ናቸው። ሰሜን አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ የፓናማ ልሣነ ምድር በተሰኘ ጠባብ የመሬት አካል ይገናኛሉ። አፍሪካም እንደዚሁ በስድስት ልሳነ ምድር ከእስያ ጋር ይገናኛል።

የአኅጉራት አንጻራዊ መገኛ

• እስያ

እስያ በምሥራቅ ከሰላማዊ ውቅያኖስ (Atlantic Ocean)፣ በደቡብ ከሕንድ ውቅያኖስ፣ በሰሜን ከአርክቲክ ውቅያኖስ፣ በምዕራብ ከአውሮፓ፣ በደቡብ ምዕራብ ከሜዲትራኒያን ምሥራቃዊ ጫፍ፣ ከስድስት ልሳነ - ምድርና ከቀይ ባሕር ጋር ይዋሰናል።

• አፍሪካ

አፍሪካ በደቡብ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ (Atlantic ocean)፣ በሰሜን ከአውሮፓ፣ በምሥራቅ ከእስያ (በሜዲትራንያን ምሥራቃዊ ጫፍ፣ በስዊዘ ልሳነ ምድር እና በቀይ ባሕር አማካይነት)፣ በምዕራብ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ጋር ይዋሰናል።

• ሰሜን አሜሪካ

ሰሜን አሜሪካ በምሥራቅ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ፣ በደቡብ ከደቡብ አሜሪካ (በፓናማ ልሳነ ምድር አማካይነት)፣ በሰሜን ከአርክቲክ ውቅያኖስ፣ በምዕራብ ከሰላማዊ ውቅያኖስ ጋር ይዋሰናል።

• ደቡብ አሜሪካ

ደቡብ አሜሪካ በስተሰሜን ከሰሜን አሜሪካ (በፓናማ ልሳነ ምድር አማካይነት)፣ በስተ-ደቡብ ከአንታርክቲካ ውቅያኖስ፣ በስተ-ምሥራቅ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ፣ እና በስተ-ምዕራብ ከሰላማዊ ውቅያኖስ ጋር ይዋሰናል።

• አንታርክቲካ

አንታርክቲካ ዙሪያውን በአንታርክቲክ ውቅያኖስ የተከበበ አኅጉር ነው።

• አውሮፓ

አውሮፓን በስተምሥራቅ እስያ፣ በስተምዕራብ አትላንቲክ ውቅያኖስ፣ በስተሰሜን አርክቲክ ውቅያኖስ፣ በስተ ደቡብ የሜዲትራንያን ባሕርና አፍሪካ ያዋስኑታል።

• አውስትራሊያ

አውስትራሊያ በምሥራቅና በሰሜን ከሰላማዊ ውቅያኖስ፣ በምዕራብ ከሕንድ ውቅያኖስ እንደሁም በደቡብ ከአንታርክቲክ ውቅያኖስ ጋር ይዋሰናል።

ሰ. የአኅጉሮች ዋና ዋና ገጽታዎች

ሠንጠረዥ 1.1 የአኅጉሮች ዋና ዋና ገጽታዎች

| አኅጉር | ጠቅላላ ሰፋት በስኩዌር ኪሎ ሜትር | ጠቅላላ የመሬት ክፍል በመቶ | በጣም ከፍተኛ ተራራዎች (በሜትር) | በጣም ሰፊ ሐይቆች (በስኩዌር ኪሎ ሜትር) | ታላላቅ ወንዞች (በኪሎ ሜትር) |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| እስያ | 44,810,880 | 29.9 | የኤቭረስት ተራራ 8850 | ካስፒያን ባህር 371,083 | ያንግቲዝ 2461 |
| አፍሪካ | 30,350,000 | 20.2 | የኪሊማንጆሮ ተራራ 5895 | ቪክቶሪያ ሐይቅ 96,500 | ናይል 6695 |
| ሰሜን አሜሪካ | 24,367,875 | 16.3 | የማኬንላ ተራራ 6195 | ሱፐርየር ባህር 82,435 | ሚሲሲፒ 2303 |
| ደቡብ አሜሪካ | 17,831,606 | 11.9 | የሴሮ አኩንካዋ 6977 | ቲቲካካ ባህር 8,303 | አማሶን 2483 |
| አንታርክቲካ | 14,002,590 | 9.4 | የቪንሰን ማሲፍ 5141 | - | - |
| አውሮፓ | 9,935,233 | 6.6 | የኤልብረስ ተራራ 5643 | ላዶጋ ባህር 18,373 | ቮልጋ 1361 |
| አውስትራሊያ | 8,289,000 | 5.7 | የኩሲዩስካን 2228 | ታፓ ባህር 606 | ዳርሊንግ 105 |
| ዓለም | 149,568,790 | 100.0 | ኤቭረስት 8850 | ካስፒያን ባህር 371,088 | ናይል 6695 |

ምንጭ:- ፓውል ኖርድ ኢንግሊሽ:- ጂኦግራፊ ሕዝቦችና ቦታዎች በተለዋዋጭ ዓለም፤ ኤንቲሲ አሳታሚ ቡድን፣ አልኖይስ (የተባበሩ የአሜሪካ ኢንግሎሽ ግዛቶች፣ 1995 እ.ኤ.አ)



ምሥል 1.2 የኤቭረስት ተራራ

ውስን ጥናት

በኤቭረስት ተራራ አጠገብ የሚኖር ቤተሰብ

የኤቭረስት ተራራ ለመወጣት የማይቻል ተደርጎ ሲታሰብ አንዳንዶች ደግሞ የመጨረሻ ፈተና ሆኖባቸው ቆይቷል። የተራራው ከፍታ 8,850 ሜትር ሲሆን የሚገኘውም በሂማሊያ በቻይና ቲቤትና በኔፓል ድንበሮች አካባቢ ነው።

የኤቭረስት ተራራን መውጣት በጣም አስቸጋሪ ብቻም ሳይሆን አደገኛም ነው። ተራራውን የሚወጡ ሰዎች የተራራ ከፍታ በሚያስከትላቸው አሉታዊ ተጽእኖዎች የተራራ በሽታ(mountain sickness) የተነሣ ችግር ይገጥማቸዋል። በተጨማሪም በዚህ ከፍተኛ ሥፍራ ላይ ሰዎችም ይሁኑ እጽዋት እንዲሁም ሌሎች ፍጥረታት መኖር አይችሉም። ስለዚህም ወደ ተራራው ለሚወጡ ሰዎች ምግብ ማግኘት ያስቸግራል። በዚህ የተነሣ ወደ ተራራው የሚወጡ ሰዎች አስቀድመው ምግባቸውንና ሌሎች የሚያስፈልጉአቸውን ቁሳቁሶች ማዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል። ወደ ተራራው የሚወጡ ብዙ ሰዎች ምግባቸውንና ዕቃቸውን የሚሸከሙላቸው ሸርፓ(Sherpa) በመባል የሚታወቁትን በተራራው ግርጌ የሚኖሩትን ሰዎች ይቀጥራሉ።

ሸርፓዎች ከዛሬ 300 ዓመታት በፊት በደቡብ ሂማሊያ አካባቢ ከምትገኘው ከቲቤት የፈለሱ ናቸው። ሸርፓ ማለት ብዙዎች እንደሚያስቡት ዕቃ ተሸካሚ ማለት ሳይሆን የአካባቢው ሰዎች ስያሜ ነው። ወደ ሂማሊያ በሚደረገው ጉዞና ወደ ኤቭረስት ተራራ ለመውጣት ሸርፓዎች በመንገድ መሪነት የሚያገልግሉ የአካባቢውን መልክእ ምድር ጠንቅቀው የሚያውቁ ባለሙያዎች ናቸው። ሸርፓዎች የቡድኑ እምነት ተከታዮች ናቸው።

ውስን ጥናት

ጉብኝት በሙት ባሕር

ሙት ባሕር ከባሕር ጠለል በታች 400 ሜትር ጥልቀት ያለው በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ወለል ላይ የሚገኝ የዓለማችን ዝቅተኛ ሥፍራ ነው። የሙት ባሕር አካባቢ ዳርቻዎች፣ ብሔራዊ ፓርኮች፣ ጥብቅ ሥፍራዎች በጎብኚዎች መስብህነት የታወቁ ናቸው። የሚከተሉትን ሥፍራዎች ለምሳሌ እንመልከት።

- **የካሊያ ዳርቻ (Kalia beach):** ውኃማ የመዝናኛ ሥፍራ ሲሆን የመዋኛ ገንዳዎች ያሉትና የውኃ ላይ ውድድሮችም ይካሄዳሉ።
- **ኩምራን ብሔራዊ ፓርክ (Qumran National Park):** ጥንታዊ የመኖሪያ አካባቢ ነበር። በኩምራን ሸለቆ አካባቢ በሚገኙ ዋሻዎች የሙት ባሕር ጥቅሎች (the Dead Sea scrolls) በመባል የሚታወቀው ጥንታዊ የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን የሚያሳይ የብራና ጥቅል ተገኝቷል። በአካባቢው ሆቴሎችና የስጦታ ዕቃ መሸጫ ሱቆች ይገኛሉ።
- **ማሳዳ ብሔራዊ ፓርክ (Masada National Park):** በአካባቢው የቅሪት አካላት ቁፋሮ የሚካሄድበት ሥፍራ ነው። የሔሮድስ ተራራ፣ ሆቴሎችና የስጦታ ዕቃ መሸጫ ሱቆች በአካባቢው ይገኛሉ።
- **የማዕድን ዳርቻዎች (Mineral beach):** በተፈጥሮ ማዕድን የበለጸገ የመዋኛ ሥፍራ፣ የታሽጉ ጭቃዎች (mud packs) መዝናኛዎች በአካባቢው ይገኛሉ።
- **አቫ የጎብኚዎች ማዕከል (Ahava visitors' center):** በሙት ባሕር አካባቢ ከተገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች የተቀመሙ የመዋቢያና የመድኃኒት ምርቶች፣ የመረጃ ማዕከልና የስጦታ ዕቃ መሸጫ ሱቆች በአካባቢው ይገኛሉ።
- **ኢኑት ዙኪም (Einut Zukim or Ein Fesh'ha):** ጥብቅ የተፈጥሮ አካባቢ፣ የመዋኛ ገንዳዎችና ምንጮች፣ የመታጠቢያ ዳርቻዎችና መዝናኛዎች በአካባቢው ይገኛሉ።

የክለሳ ጥያቄዎች 1.1

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- የአፍሪካን አንጻራዊ መገኛ ግለጹ።
- ከሰሜን አሜሪካና ከአፍሪካ በቆዳ ስፋት የትኛው ይበልጣል?
- በቆዳ ስፋት ትልቁ አኅጉር የትኛው ነው?
- በከፍታው ከዓለም ትልቁ ተራራ ማነው? ከፍታው ስንት ሜትር ነው? የት ይገኛል?

ለ. የሚሠሩ ተግባራት

- የዓለም ካርታ ሠርታችሁ ሰባቱን አኅጉራት አመልክቱ።
- ሰባቱን አኅጉራት በቆዳ ስፋታቸው መጠን ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ በቅደም ተከተል አስቀምጧቸው።

1.2 የዓለም ሕዝቦች

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ብቃቶች

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ

- በዓለም ላይ የሚነገሩ ዋና ዋና ቋንቋዎችን ትገልጻላችሁ።
- ዋና ዋና የዓለም ቋንቋዎችን መገኛን በካርታ ላይ ታመለክታላችሁ።
- ጥንታዊ የዓለም ሥልጣኔዎች ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ትገልጻላችሁ።
- የጥንት ሰዎች ለዓለም ያበረከቱትን ስልጣኔዎች አስተዋጽኦ ታደንቃላችሁ።

ቀበሩ ቃላት

→ ማንዳሪን

→ ኪስዋሊ

→ ባቲን

→ ፓትሪሺያኖች


◆ የዓለም ዋና ዋና ቋንቋዎች

ቋንቋ የሰው ልጅ ሐሳቡን በንግግር ወይም በምልክት ወይም በጽሑፍ የሚገልጽበት ዘዴ ነው። ቋንቋ በሰው ልጆች መካከል እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ የመገናኛ ዘዴ ነው። ለመግባባትና ሐሳብን ለመግለጽ ቋንቋ ጠቃሚ ነው።

በዓለማችን 6000 የሚደርሱ ቋንቋዎች ይነገራሉ። ብዙዎቹ ቋንቋዎች የሚነገሩት አነስተኛ ቁጥር ባላቸው ሕዝቦች ነው። በተቃራኒው ደግሞ አንድ ሚሊዮን ወይም ከዚያ በላይ ቁጥር ባላቸው ሕዝቦች የሚነገሩ ከ200 በላይ ቋንቋዎች ይገኛሉ። ሃያ ሦስት የሚሆኑ ቋንቋዎች ደግሞ 50 ሚሊዮን እና ከዚያ በላይ ቁጥር ባላቸው ሕዝቦች ይነገራሉ። በዓለም ላይ አገልግሎት ከሚሰጡት ዋና ዋና ቋንቋዎች ማንዳሪን፣ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ስፓኒሽ፣ ራሽያኛና አረብኛ ጥቂቶቹ ናቸው።

- 1. ማንዳሪን፡-** በቻይና በይፋ የሚነገር ቋንቋ ሲሆን በ600 ሚሊዮን ያህል ሕዝብ ይነገራል።
- 2. እንግሊዝኛ፡-** በዓለም ላይ በጣም በስፋት የሚነገር ቋንቋ ነው። በብዙ ሀገሮች የእንግሊዝኛ ቋንቋ በዋና ቋንቋነት ወይም በሁለተኛ ደረጃ ቋንቋነት ያገለግላል። ዛሬ 400 ሚሊዮን የሚሆን ሕዝብ የእንግሊዝኛ ቋንቋን በዋና ቋንቋነት ይናገራል። አብዛኛዎቹ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በአውስትራሊያ፣ በካናዳ፣ በታላቋ ብሪታኒያ፣ በአየርላንድ፣ በኒውዚላንድ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ እና በተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች ይገኛሉ። ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እንግሊዞች አፍሪካን፣ አውስትራሊያን፣ ሕንድንና ሰሜን አሜሪካን በአሰላ ካገኙአቸው በኋላ ቅኝ ግዛት ካደረጉዋቸው ጀምሮ የእንግሊዝኛ ቋንቋ በመላው ዓለም ሊስፋፋ ችሎአል። በአሁኑ ጊዜ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ዓለም አቀፋዊ ቋንቋ በመሆን ያገለግላል። የሥራ እና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ቋንቋም በመሆን በመላው ዓለም በማገልገል ላይ ይገኛል።
- 3. ፈረንሳይኛ፡-** በፈረንሳይ በስፋት የሚነገር ቋንቋ ነው። እንዲሁም በቤልጂየም፣ በካናዳ፣ በሀይቲ፣ በሉክሰምበርግ፣ በስዊዘርላንድና በተባበሩት መንግስታት በይፋ የሚነገር ቋንቋ ነው። ከ90 ሚሊዮን የሚበልጥ ሕዝብ ፈረንሳይኛን እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋው ይጠቀምበታል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሌሎች ሕዝቦች ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ቋንቋነት ይገለገሉበታል።
- 4. ስፓኒሽ፡-** በስፔን በስፋት የሚነገር ቋንቋ ነው። እንዲሁም በብዙ የደቡብ አሜሪካ ሀገሮች ስፓኒሽ በይፋ የሚነገር ቋንቋ ነው። በመላው ዓለም 297 ሚሊዮን የሚሆን ሕዝብ የስፓኒሽ ቋንቋ ይናገራል።

- 5. ራሽያኛ:- በራሽያ በስፋት የሚነገር ቋንቋ ነው። 153 ሚሊዮን የሚገመት ሕዝብ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋ ይጠቀምበታል። ራሽያኛ በአውሮፓ በስፋት ከሚነገሩት ቋንቋዎች በሦስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። እንዲሁም በተባበሩት መንግሥታት ከሚነገሩት ስድስት የሥራ ቋንቋዎች አንደኛው ነው።
- 6. አረብኛ:- በዓለም ላይ በስፋት ከሚነገሩ ቋንቋዎች አንዱ ነው። በመካከለኛው ምሥራቅ እና በሰሜን አፍሪካ በሚገኙ የአረብ ሀገሮች በይፋ የሚነገር ቋንቋ ነው። እነዚህ የአረብ ሀገሮች ግብፅ፣ ኢራቅ፣ ዮርዳኖስ፣ ሊባኖስ፣ ፍልስጤም፣ ሳውዲ አረቢያና ሶርያ ናቸው።



ምሥል 1.3 የቋንቋዎች ሥርዓትን የሚያሳይ የዓለም ካርታ

ውስን ጥናት

ኦዲንጋ

ኦዲንጋ የኩኩዮ ተወላጅ ሲሆን የሚኖረው በኬንያ ሞምባሣ ነው። ኦዲንጋ በቤት የኩኩዮ ቋንቋ ይናገራል። የተለያዩ ነገሮችን ለመግዛት ወደ አካባቢው ገበያ ሲሄድ ደግሞ የኪሲዋሂሊ ቋንቋ ይናገራል። ትምህርቱን የሚማረው ደግሞ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። ኦዲንጋ አብረውት የሚማሩ ከዩጋንዳ፣ ከታንዛኒያ፣ ከሩዋንዳ እና ከኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የመጡ ጥቂት ጓደኞች አሉት። ሁሉም የኪስዋሂሊ ቋንቋ ይናገራሉ። የኪስዋሂሊ ቋንቋ በብዙ የምሥራቅ አፍሪካ ሀገራት በስፋት ይነገራል። ስለዚህም የቋንቋው ተናጋሪዎች በክልሉ በቀላሉ ለመንቀሳቀስና ለመግባባት ይችላሉ። ኦዲንጋም ከተለያዩ የምሥራቅ አፍሪካ ሀገራት ከመጡት ጓደኞቹ ጋር በቀላሉ ይግባባል፣ ይማራል እንዲሁም በጋራ ያጠናል።

የክለሳ ጥያቄዎች 1.2

ክንውን ሀ

በእውቀት ላይ የተመሠረተ ጥያቄዎች

- በዓለም በጣም ብዙ ተናጋሪ ያሉት ቋንቋ የትኛው ነው?
- አንድ ሚሊዮን ወይንም ከዚያ በላይ ተናጋሪዎች ያሉባቸው ስንት ቋንቋዎች አሉ?
- ፈረንሳይኛ ብሔራዊ ቋንቋቸው የሆኑ ሀገሮችን ስም ጻፉ።
- የደቡብ አሜሪካ ሀገሮች በይፋ የሚናገሩት ቋንቋ ምን ተብሎ ይጠራል?
- የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሚገለገልባቸውን ቋንቋዎች ስም ጻፉ።
- የአረብኛ ቋንቋን በስፋት የሚጠቀሙ የመካከለኛ ምሥራቅ ሀገሮችን ስም ጻፉ።

◆ ጥንታዊ የዓለም ሥልጣኔዎች

- በዓለም ጥንታዊ ሥልጣኔ የነበራቸው ጥቂት ሀገራት እነማን ናቸው?

1. ጥንታዊት ግሪክ

- ምዕራባዊ ሥልጣኔ የተጀመረው በየትኛው ሀገር ነው?

ምዕራባዊ ሥልጣኔ የተጀመረው ከ2500 ዓመታት በፊት በጥንታዊ ግሪክ ነበረ። ሥልጣኔው ያደገው በግሪክ ከተሞች ነበር። የጥንታዊ ግሪክ ከተሞች ራሳቸውን የቻሉ ነጻ መንግሥታት ነበሩዋቸው።

የግሪክ ከተሞች በመጀመሪያ የነበራቸው አስተዳደር በጥቂት ኃያላን ሰዎች የሚመራ ነበረ። እ.አ.አ በስድስተኛው መቶ ዓመተ ዓለም አንዳንድ የግሪክ ከተሞች ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደርን በሥራ ላይ አውለዋል። መላው የግሪክ ዜጎች፣ ከሴቶችና ከባርያዎች በስተቀር የመምረጥና የመመረጥ መብት ነበራቸው። እንዲሁም የፖለቲካና የዳኝነት ሥልጣን መያዝ ይችሉ ነበር። በሥልጣኔያቸው የታወቁት የግሪክ ከተሞች አቴንስ እና እስፓርታ ነበሩ።

አቴንስ ሰፊ የቆዳ ሽፋንና ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር የነበራት ታላቅ የግሪክ ጥንታዊ ከተማ ነበረች። አቴንስ በጥንታዊ ግሪክ ዋነኛ የዲሞክራሲ ሥርዓት ማዕከል ነበረች። የአቴንስ ዲሞክራሲ ቀጥተኛ ደሞክራሲ እንጂ በውክልና የሚመራ ዲሞክራሲ አልነበረም። ይህም ማለት መላው የአቴንስ ከተማ ዜጎች በአንድ ላይ ተሰብስበው ከተወያዩ በኋላ ውሳኔ ይሰጣሉ። ይህንን የመሰለው ስብሰባ ሽንጎ በመባል ይታወቅ ነበር።

በተጨማሪም አቴንስ የግሪክ የባሕል ማዕከል ነበረች። ፍልስፍና የተጀመረው በጥንታዊቷ ግሪክ ነበር። በጥንታዊ ግሪክ የነበሩ ሦስቱ ታዋቂ ፈላስፋዎች ሶቅራጥስ፣ አፍላጦንና አርስጣጣሊስ (Socrates, Plato, Aristotle) ይባላሉ። የተውኔት ጽሑፎችን ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፉት ጥንታዊ ግሪኮች ናቸው። ጥንታዊውን የዓለም ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፈው ታዋቂው ግሪካዊ ሔሮዶቶስ «የታሪክ አባት» በመባል ይታወቃል። ጥንታዊ ግሪኮች በሒሣብ፣ በፊዚክስ፣ በሥነ ፈለግ፣ በጂኦግራፊ እና በሕክምና ሙያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በሕክምና ሙያ የታወቀው ሒፖክራቶስ «የሕክምና አባት» በመባል ይታወቃል።

የጥንታዊ ግሪኮች የሥነ-ሕንጻ ጥበብ በአሁኑ ዘመን ለሚገነቡ ሕንጻዎች ሞዴል በመሆን ያገለግላል።

ዘመናዊው የአሎምፒክ ስፖርት ውድድር የተወሰደው ጥንታዊ ግሪኮች አሎምፒክ በተሰኘ ቦታ በየአራት ዓመቱ ያካሄዱት ከነበረው የስፖርት ውድድር ነው።



ምሥል 1.4 የጥንታዊ ግሪክ ሥነ - ስንግ



ምሥል 1.5 የዲስክስ ወርዋሪ ሀውልት

2. ጥንታዊት ርም

- በዓለም ላይ የመጀመሪያውን ሕዝባዊ መንግሥት (ሪፐብሊክ) የመሠረቱት የትኞቹ ሕዝቦች ነበሩ?

የመጀመሪያዎቹ ርማውያን ላቲኖች ነበሩ። የርም ሰዎች እ.ኤ.አ በ500 ዓ.ዓ. አካባቢ የርማውያን ሪፐብሊክ (ሕዝባዊ መንግሥት) አቋቋሙ። የሪፐብሊኩ መሪዎች የሀገር ጉዳይ ጠባቂ (Consul) በመባል ይታወቁ ነበር። የርም ሕዝቦች በሦስት ዋና ዋና መደቦች ይከፈሉ ነበር። እነርሱም፡-

- መሳፍንቶች (ፓትሪሺያኖች)
- ባለመሬቶች (ኤኩቴስ)
- ተራው ሕዝብ (ፕሌቢያኖች) ናቸው።



• መሳፍንቶች (ፓትሪሺያኖች) የሚባሉት በጣም ብዙ ሀብት የነበራቸው ሰዎች ናቸው።

• ባለመሬቶች (ኤኩቴስ) የሚባሉት ሀብት የነበራቸው ነገር ግን መሳፍንቶች ያልሆኑ ናቸው።

• ተራው ሕዝብ (ፕሌቢያኖች) የተባሉት ደሃ አርሶ አደሮች፣ የዕደ ጥበብ ሠራተኞች፣ አነስተኛ ነጋዴዎችና የቀን ሠራተኞች ነበሩ።

እ.ኤ.አ በ270 ዓ.ዓ. አካባቢ ርም ቀስ በቀስ እየተስፋፋች አብዛኛውን የኢጣሊያን ክፍል ለመቆጣጠር በቅታለች። በጥንት ዘመን የርማውያን መንግሥት በመላው ዓለም በጣም የታወቀ ወታደራዊ መንግሥት ነበረ። የጥንታዊት ርም ዝነኛ ወታደራዊ መሪ ጁልዮስ ቄሣር በመባል ይታወቃል።

ወስን ጥናት

የጥንታዊት ሮም ሥልጣኔ

ሮማውያን እ.አ.አ በ509 ዓ.ዓ. የነበረውን ንጉሣዊ አገዛዝ አስወግደው በምትኩ ሕዝባዊ መንግሥት አቋቋሙ። ከዚያ በኋላ ሁሉም ዜጎች መሪዎቻቸውን በነጻ መምረጥ ችለዋል። የተመረጡት መሪዎችም የመረጣቸውን ሕዝብ በመወከል በሕዝቡ ስም ያስተዳድሩ ነበር። ይህ ሕዝባዊ መንግሥት በቆየባቸው 500 ዓመታት ሮም ከአንዲት አነስተኛ ከተማነት ተነሥታ በዓለም ላይ ኃያል መንግሥት ለመሆን በቅታለች።

የሮም ሕዝባዊ መንግሥት በተመሠረተበት ወቅት አብዛኛዎቹ የሮም ኑዋሪዎች ፓትሪሽያን በተባሉ ጥቂት የመሬት ክፍሎች ተፅዕኖ ሥር ወድቀው ነበር። አርሶ አደሮች፣ የዕደ ጥበብ ባለሙያዎችና አነስተኛ ነጋዴዎች የሚገኙበት የተራው ሕዝብ መደብ የማስተዳደር ሥልጣን አልነበረውም። በኅብረተሰቡ ዝቅተኛውን ሥፍራ ይዘው የሚገኙት ባሮች የዜግነት መብት አልነበራቸውም።

እ.አ.አ በ27 ዓ.ዓ ላይ የሮማውያን ሕዝባዊ መንግሥት በሮማውያን ንጉሠ-ነገሥታዊ መንግሥት (Empire) ተለወጠ። አውግስጦስ ቁሣር የመጀመሪያው ንጉሠ-ነገሥት ነበር።

ሮማውያን ለዓለም ሥልጣኔ የራሳቸውን አስተዋፅኦ አድርገዋል። የሮማውያን ሕጎች ለብዙ የምዕራብ አውሮፓና የደቡብ አሜሪካ ሕጎች መሠረት ናቸው።

ሮማውያን ሥነ-ሕንጻ ግንባታና በመንገድ ሥራ ከፍተኛ ሥልጣኔ ነበራቸው። አውሮፓውያን የላቲን ፊደላትን ያገኙት ከጥንታዊ ሮማውያን ነው። ለብዙ አውሮፓውያን ቋንቋዎች ዕድገት መሠረቱ የሮማውያን ላቲን ቋንቋ ነው።



ምሥል 1.6 ጥንታዊ ሮማዊ

3. ጥንታዊት ቻይና

- በጥንታዊ ቻይና ታላቁ ግንብ የታነጸበት ምክንያት ምን ነበረ?

የጥንታዊት ቻይና ሥልጣኔ የተጀመረው በቢጫ ወንዝ ሸለቆ (Yellow River valley) ነበር። በጥንታዊት ቻይና የመጀመሪያው ሥርወ-መንግሥት የሻንግ ሥርወ መንግሥት ይባላል። የሻንግ ነገሥታት መግዛት የጀመሩት እ.አ.አ በ1700 ዓ.ዓ ገደማ ነበረ። በሻንግ ሥርወ መንግሥት ዘመን ቻይናውያን የአጻጻፍ ሥርዐት፣ የቀን መቁጠሪያ እና የተሻሻለ የነሐስ ሥራ ጥበብ ለዓለም አበርክተዋል። ጥንታዊ ቻይናውያን የራሳቸው የአጻጻፍ ዘዴ ነበራቸው። የጥንታዊ ቻይናዎች የአጻጻፍ ዘዴ ሎጎግራፊክ በመባል ይታወቃል። ሎጎግራፊክ ሥዕላዊ የአጻጻፍ ዘዴ ነበር። የጥንታዊ ቻይና የዕደ-ጥበብ ባለሙያዎች ጦርና ጨቤ የመሳሰሉትን መሣሪያዎች ከነሐስ ይሠሩ ነበረ።



ምስል 1.7 ታላቁ የቻይና ግንብ

ከምዕራብ ቻይና የመጡ ቺን የተባሉ ሕዝቦች የሻንግ መሪዎችን ከሥልጣን አውርደው የራሳቸውን ሥርወ-መንግስት መሠረቱ። በቺን ዘመን መንግሥት በቻይና ውስጥ የመሬት ክበርቴን ሥርዐት የሚደግፍ መንግሥት ተመሥርቶ ነበር። በቺን ዘመን ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገትና የንግድ እንቅስቃሴ በመፈጠሩ የከተሞች ዕድገት ታይተዋል። ቻይናውያን ከብረት ማዕድን የተሠራ ገንዘብ (ሣንቲም) በገበያ ላይ በመጠቀማቸው የንግዱ እንቅስቃሴ ሊስፋፋ ችሏል።

በቻይና የፍልስፍና ዕውቀት የተጀመረው በቺን ሥርወ መንግስት ዘመን ነበር። ታዋቂው የቻይና ፈላስፋ ኮንፊሺየስ በመባል ይታወቃል። የኮንፊሺየስ ፍልስፍና ኮንፊሺያኒዝም ይባላል። በመሠረቱ ኮንፋሺያኒዝም ፍልስፍና እንጂ ሃይማኖት አይደለም።

የጥንታዊ ቻይናውያን ሥልጣኔ ለዓለም ሕዝብ ከፍተኛ ጥቅም ነበረው። ለመጀመሪያ ጊዜ የድንጋይ ክላሳ ጥቅም ላይ እንዲውል ያደረጉት ጥንታዊ ቻይናውያን ነበሩ። ልዩ ልዩ የሸክላ ዕቃዎች (ሣህኖች፣ ስኒዎች) እና የዕቃ መጫኛ ጋሪዎች በመጀመሪያ የተሠሩት በቻይናውያን ነው። የሐር ጨርቅ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሠራው በቻይና ሲሆን እ.ኤ.አ በ105 ዓ.ም አካባቢ ወረቀት ሠርተው ለዓለም አበርክተዋል። ቻይናን ከሞንጎሎውያን ወረራ ለመከላከል እ.ኤ.አ በ200 ዓ.ዓ አካባቢ ሥራው የተጠናቀቀው ታላቁ የቻይና ግንብ ርዝመቱ ከ2400 ኪሎ ሜትሮች በላይ እንደሆነ ይገመታል።

ጥንታዊ የቻይና ነጋዴዎች ከመካከለኛው ምሥራቅ ሀገሮች እንዲሁም በቀይ ባሕርና በምሥራቅ አፍሪካ ባሕር ዳርቻ ከሚገኙ ሀገሮች ጋር የጠበቀ የንግድ ግንኙነቶች ነበራቸው። የሐር፣ ጨርቅና ልዩ ልዩ የሸክላ ዕቃዎች ዋነኛ ሸቀጦች ነበሩ። በምሥራቅ አፍሪካ ዳርቻ በቅሪተ አካላት ቁፋሮ የተገኙት ቻይና ሠራሽ የሸክላ ዕቃዎች በጥንታዊ ቻይና እና በምሥራቅ አፍሪካ መካከል የጠበቀ የንግድ ግንኙነት እንደነበረ ያስረዳሉ።

ውስን ጥናት

የቺን ሥርወ-መንግሥት

እ.አ.አ በ195 ዓ.ዓ. አካባቢ ቻይና እርስ በርሳቸው በሚዋጉ ሰባት ግዛቶች የተከፋፈሉትን ሀገር ነበረች። በምዕራባዊ ቻይና ቺን የተባለው ሕዝብ መሪ የነበረው ሹር ሁዋንግ ዲን የተከፋፈሉትን ግዛቶች አንድ በማድረግ የመጀመሪያው የቻይና ንጉሠ-ነገሥት ለመሆን በቅቷል። ሹር ሁዋንግ ዲን ቻይናን በሰሜናዊ አቅጣጫ ከሚያጠቁ የሞንጎልያ ወራሪዎች ለመከላከል ከ2400 ኪሎ ሜትሮች በላይ ርዝመት ያለውን ታላቁ የቻይና ግንብ ገንብቷል። በተጨማሪም በመላው የቻይና ግዛት በጥቅም ላይ የዋለ የጋራ መገበያያ ገንዘብ እና የክብደት መለኪያ ሚዛን በሥራ ላይ እንዲውል አድርጓል።

4. ጥንታዊት ፐርሺያ

ጥንታዊት ፐርሺያ የነበረችበት ሥፍራ የዛሬዎቹን ከፊል ኢራንና ከፊል አፍጋኒስታንን ያጠቃልላል። ጥንታዊ ፐርሺያኖች ሀገራቸውን የአርያኖች ሀገር እያሉ ይጠሩ ነበር። ኢራን የሚለው ስም የተገኘው ከዚሁ አርያን ከሚለው የሕዝብ መጠሪያ ነው። ፐርሺያኖች የሚናገሩት ቋንቋ አርያን በመባል ይታወቃል።

የጥንታዊት ፐርሺያ መሥራች ታላቁ ንጉሥ ሣይረስ ነበር። የፐርሺያ ነገሥታት ፈላጭ ቆራጭ ሥልጣን ነበራቸው። በተጨማሪም ነገሥታቱ አሁራ ማዝዳ ተብሎ ለሚጠራው የፐርሺያኖች አምላክ ተጠሪ በመሆን ያገለግሉ ነበር። ጥንታዊ ፐርሺያኖች ገበሬዎች ነበሩ። ስንዴ፣ ገብስ፣ አጃ እና ልዩ ልዩ ቅጠላ ቅጠሎችን ለማምረት የሚያስችላቸውን የመስኖ ሥራ ይጠቀሙ ነበረ። የፐርሺያ ነጋዴዎች የተለያዩ ሸቀጦችን ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች በማምጣት በሜዲትራኒያን ባሕር አካባቢ ለሚገኙ ሀገሮች ያሠራጩ ነበረ። ዳሪክስ በመባል የሚታወቅ ከወርቅ የተሠራ ገንዘብ በመላው የፐርሺያ ግዛት አገልግሎት ይሰጥ ነበረ።

የፐርሺያኖች ሃይማኖት መጠሪያ ዞሮአስትሪያኒዝም በመባል ይታወቃል። መሥራቹም ዞሮአስተር የተባለ ነቢይ ነበረ።



ምስል 1.8 ፐርሽያ

5. ጥንታዊ የኢንግ ሥልጣኔ

ኢንግ የደቡባዊ አሜሪካ ሕንድ ዝርያዎች ናቸው። የጥንታዊ ኢንግ ሕዝቦች በደቡብ አሜሪካ በጣም በሀብት የበለፀገ መንግሥት ነበራቸው።

እ.ኤ.አ ከ1438 ዓ.ም. ጀምሮ የኢንግ መንግሥት በመስፋፋቱ፣ በደቡባዊ ፔሩ የምትገኘውንና ከ-ዝኩ በመባል የምትታወቀውን ዋና ከተማ ማዕከል ያደረገ በጣም ሰፊ ግዛት ያስተዳድር ነበረ። የኢንግ መንግሥት የዛሬዎቹን ኩሎምቢያን፣ ኢኳዶርን፣ ፔሩን፣ ቦሊቪያን፣ ቺሊንና አርጀንቲናን ያጠቃልል ነበረ። እ.ኤ.አ በ1532 ዓ.ም. የስፔን ወራሪ ኃይል የኢንግን መንግሥት አሸንፎ በቁጥጥሩ ሥር አድርጎታል።

የኢንግ ሰዎች በምህንድስና ጥበብና በተለያዩ የዕደ ጥበብ ሥራዎቻቸው ይታወቃሉ። እርስ በእርሳቸው የተጠላለፉ መንገዶችን ከመሥራታቸውም በላይ ግዙፍ በሆነው የሥነ ሕንጻ አሠራራቸው ይታወቃሉ። የኢንግ የዕደ-ጥበብ ባለሙያዎች የተዋቡ ቁሳቁሶችን ከወርቅ፣ ከብርና ከሌሎች ነገሮች ያዘጋጁ ነበረ። ውብ የሆነ ከጥጥና ከሱፍ ፀጉር የተሰሩ አልባሳትን ያዘጋጁሉ። ከዋና ዋናዎቹ የኢንግ እርሻ ውጤቶች መካከል በቆሎ፣ ጥጥና ድንች ወዘተ ይገኙባቸዋል።

በኢንግ ኅብረተሰብ ቀላውስት ዓይነተኛ ሚና ነበራቸው። የኢንግ ቁሶች የተለያዩ ዕዕዋትንና ተክሎችን በመጠቀም ሕመማንን ይፈውሱ ነበረ። የኢንግ ሰዎች የተለያዩ አልባሳትን እንደ መገበያያ ገንዘብና እንደ ስጦታም ጭምር ይጠቀሙ ነበረ።



ምስል 1.9 የፕንቱ የኢንካ ሥልጣኔ

የክለሳ ጥያቄዎች 1.2

ክንውን ለ

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

1. የሚከተሉትን ግለጹ

- ሶቅራጥስ
- አፍላጦን
- አርስጣጣሊስ
- ሔሮዱቶስ
- ሒፖክራተስ
- ላቲኖች
- ዞሮ አስተር
- ታላቁ ሣይረስ
- አሁራ ማዝዳ
- አውጉስጦስ ቁሣር
- የሻንግ ሥርወ መንግስት
- የቺን ሥርወ መንግስት
- ኩንፋሺያስ
- የአሜሪካ ሕንጻዎች

2. የሚከተሉትን ግለጹ

- ኮንፊሺያኒዝም
- ዳሪክስ
- ዞሮአስትሪያኒዝም

3. የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

- የኢንካ መንግሥት የሚገኘው የት ነበረ?
- በአሁኑ ዘመን የሚገኙ መንግሥታት እንደ ጥንታዊ ግሪኮች ቀጥተኛ ዲሞክራሲ የማይተገብሩት ለምንድን ነው?

- ጥንታዊ ቻይናውያን ለዓለም ካበረከቷቸው የፈጠራ ሥራዎች ሦስቱን ግለጹ።
- የኢንካን ዋና ዋና ሥልጣኔዎችን ግለጹ።
- የአቴናውያን መንግሥት ዲሞክራሲያዊ ገጽታዎች ምን ነበሩ?
- ቀጥተኛ ዲሞክራሲን ግለጹ።
- ሔሮዶቶስ “የታሪክ አባት” የተባለው ለምን ነበረ?
- በጥንታዊ ግሪክ የታዩትንና ከዚህ በታች የሚኙትን የመንግሥት ዓይነቶች ግለጹ።
 - ሀ. የጥቂት ኃይላን ሰዎች አገዛዝ
 - ለ. ዲሞክራሲ
- ሁለት ጥንታዊ የግሪክ ከተሞችን ስም ጻፉ።
- ፓትሪሺያኖች እና ፕሌቢያኖች እነማን ነበሩ?
- የሀገር ጉዳይ ጠባቂዎች (consuls) ምን ነበሩ?
- ሮማውያን ለዘመናዊው ሥልጣኔ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ምን ነበረ?
- በሻንግ ዘመነ-መንግስት ከተሠሩት የፈጠራ ሥራዎች መካከል ሦስቱን ግለጹ።
- ከጥንታዊት ቻይና የፈጠራ ስራዎች መካከል አምስቱን ጻፉ።

1.2.1 በዓለም የሚገኙ ሃይማኖቶች

አንድ ርዕሱ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ብቃቶች

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ

- የዓለም ዋና ዋና ሃይማኖቶችን ሥርጭት ትገልጻላችሁ።
- የሌሎች ሃይማኖቶችን እኩልነት ትገልጻላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ጎረት (ተራ)
- ሒጅራ
- ዓ.ዓ (ዓመተ ዓለም)

◆ የዓለም ዋና ዋና ሃይማኖቶች

በዓለም ላይ የሚገኙ ሃይማኖቶች የይሁዲ፣ የሒንዱይዝም፣ የቡዲዛዝም፣ የሺንቶይዝም፣ የእስልምና እና የክርስትና ሃይማኖቶች ናቸው።

1. **ይሁዲ (Judaism)**:- ይህ ሃይማኖት የአይሁድ ወይም የእስራኤላውያን ሃይማኖት ነው። በዓለም ላይ በጣም ጥንታዊ ሃይማኖት ነው። የይሁዲ ሃይማኖት ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ አምላክ ማመንን ያስተማረ ሃይማኖት ነው። የይሁዲ ሃይማኖት ትምህርት የሚመነጨው ኦሪት (ቶራ) በመባል ከሚታወቁት በመጽሐፍ ቅዱስ ከሚገኙት የመጀመሪያዎቹ አምስት መጻሕፍት ውስጥ ነው። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የይሁዲ እምነት ተከታዮች ይገኛሉ።

2. **ሒንዱይዝም**:- በሕንድ የሚገኝ ሃይማኖት ነው። በዓለም ላይ ከሚገኙት አንጋፋ ሃይማኖቶች አንዱ ሒንዱይዝም ነው። ሒንዱይዝም የሃይማኖት መመሪያ የሚሆን መጽሐፍ የለውም። የሰው ነፍስ እንደማይሞትና የሰው አካል ሲሞት ነፍስ እንደገና እንደሚፈጠር ያስተምራል። ይህ ቀጣይ ዳግም ልደት ሂደት (Reincarnation) ወይንም እንደገና መፈጠር በመባል ይታወቃል።



ምስል 1.10 ሲቫ በመባል የሚታወቀው የሒንዱ የጭፈራ (ዳንስ) አምላክ

3. **ቡዲሂዝም**:- የተመሠረተው እ.ኤ.አ በ500 ዓ.ዓ አካባቢ ሕንድ ውስጥ ሲዳሃርታ ጉታማ በተባለ ሰው ነበር። ተከታዮቹ ቡድህ ብለው ይጠሩት ነበረ። ትርጓሜውም “ብሩሀ” ማለት ነው። ቡድህ ብዙ አማልክት ማምለክን ይቃወም ነበረ። ቡዲሂዝም ከሕንድ ውጭ በይበልጥ የተስፋፋው በቻይና፣ በጃፓን፣ በኮሪያ፣ በካምቦዲያ፣ በላኦስ፣ በማይናማር፣ በታይላንድ፣ እና በቪትናም ነው። በተጨማሪ በርካታ የቡዲሂዝም ተከታዮች በቲቤት፣ በኔፓል፣ በስሪላንካ እና በሞንጎሊያ ይገኛሉ።



ምሥል 1.11 የቡዲይዝም ምልክት

4. **ሺንቶይዝም**:- ይህ ሃይማኖት በጃፓን የሚገኝ አንጋፋ ሃይማኖት ነው። ሺንቶ የሚለው የጃፓንኛ ቃል ትርጓሜ “የአማልክት መንገድ” ማለት ነው። ሺንቶይዝም በብዙ አማልክቶች ያምናል። “ከሞት በኋላ ሕይወት” የሚሰኘውን እምነት አይቀበልም። በሺንቶይዝም እምነት መሠረት የጃፓን ንጉሣዊ ቤተሰብ የመጣው ከፀሐይ አምላክ ነው።

5. **እስልምና**:- የተመሠረተው በነቢዩ መሐመድ ትምህርት ላይ ነው። ነቢዩ መሐመድ የተወለዱት እ.ኤ.አ በ570 ዓ.ም. በመካከተ ነው። ነቢዩ መሐመድ የእስልምናን ሃይማኖት ያስተማሩት **በአንድ አምላክ በአላህ ብቻ በማመን** ነው።

የመካከተኛ ክፍለ-ዘመን ይቆጣጠር የነበረው ከረይሽ የተባለው ነገድ አባላት የነቢዩ መሐመድን ትምህርት በመቃወም እ.ኤ.አ በ622 ዓ.ም. ነቢዩ መሐመድን ለመግደል ሲሞክሩ መሐመድ መካከ ለቀው ወደ መዲና ከተማ ተጉዘዋል። ይህ ነቢዩ መሐመድ ከመካከ ወደ መዲና ያደረጉት ጉዞ ሒጅራ በመባል ይታወቃል።



የእስልምና የዘመን አቆጣጠር የሚጀምረው ከሒጅራ ነው።

የእስልምና ሃይማኖት በመካከለኛው ምሥራቅ፣ ሰሜናዊ አፍሪካ እና በእስያ ተስፋፍቷል። ከክርስትና ሃይማኖት ቀጥሎ በዓለም ላይ ብዙ ተከታዮች ያሉት ሃይማኖት እስልምና ነው።

6. ክርስትና፡-

የክርስትና ሃይማኖት የተመሠረተው በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን፣ በመካከለኛው ምሥራቅ በምትገኘው በምድረ እሥራኤል በቤተልሔም ከተማ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ አምላክ ማመንን አስተምሯል።



በክርስትና ሃይማኖት የዘመን አቆጣጠር የሚጀምረው ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በመነሣት ሲሆን አቆጣጠሩም ዓመተ ምሕረት ይባላል።

ማስታወሻ

ማንኛውም ሰው የሃይማኖት ነፃነት አለው። የ1987 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት፣ አንቀጽ 27 ማንኛውም ሰው የማሰብ የሕሊና እና የሃይማኖት ነፃነት እንዳለው ያረጋግጣል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነቱን ሰብቻ የመቀበል መብት እንዳለውና ሃይማኖቱንና እምነቱን ሰብቻ ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምሰክ፣ የመከተል፣ የመተባበር፣ የማስተማር ወይም የመግለጽ መብት እንዳለው ያረጋግጣል።

አንድ ዜጋ የራሱ እምነት ስራሱ የሚያረካውን ያህል ሴሳውም ዜጋ በራሱ እምነት የሚረካ መሆኑን አውቆና ተቀብሎ ጣልቃ አለመግባት፣ አለማንቋሽሽና እኩል እንደሆነ መመልከት ይጠበቅበታል።

የክለሳ ጥያቄዎች 1.2.1

በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- 1. የሚከተሉትን ቦታዎች ግለጹ።**
 - እስራኤል
 - ሕንድ
 - ጃፓን
 - መካ
 - ፍልስጤም
 - መዲና
- 2. የሚከተሉትን ግለጹ።**
 - ቶራ
 - እንደገና መፈጠር
 - ቡድሀ
 - ሒጅራ
 - ዓመተ ምሕረት
- 3. ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ሰጡ።**
 - የሒንዱይዝም ሃይማኖት መሠረታዊ ትምህርት ምንድን ነው?
 - ሺንቶ የሚለውን ቃል አብራሩ።

1.3 የሕዝብ ሥርጭትና አኗኗር

1.3.1 ሕዝብ ተበታትኖና ተጠጋግቶ የሚኖርባቸው ቦታዎችን ማነጻጸር

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ብቃቶች

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ

- ሕዝብ በጣም ተጠጋግቶና ተበታትኖ የሚኖርባቸውን የዓለም አካባቢዎች ትለያላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ⇨ የተበታተነ የሕዝብ ሥርጭት
- ⇨ የተጠጋጋ የሕዝብ ሥርጭት
- ⇨ ሞቃት በረሃ
- ⇨ ቀዝቃዛ በረሃ

- በተበታተነና በተጠጋጋ የሕዝብ ሥርጭት መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው?

የተበታተነ የሕዝብ ስርጭት ያላቸው አካባቢዎች

ለነገር አመቺ ያልሆነ የአየር ንብረት ያላቸው አካባቢዎች ሕዝብ በብዛት ያልሠፈረባቸው አካባቢዎች ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች ቀዝቃዛ እና ሞቃት በረሃዎች በመባል ይታወቃሉ።

ሞቃት በረሃዎች (Hot deserts)

ሞቃት በረሃዎች፡- የውኃ እጥረት የሚታይባቸው በጣም ሞቃትና ደረቅ አካባቢዎች ናቸው። ዓመታዊ የዝናብ መጠናቸው ከ250 ሚሊ ሜትር በታች ሲሆን አማካይ ዓመታዊ ሙቀታቸው ደግሞ ከ16°.6 ሲልሽየስ (30° ፋራናይት) ይሆናል። አብዛኛዎቹ ሞቃት በረሃዎች የሚገኙት የአጎጎሮች ምዕራባዊ ጠረፍ አካባቢ ከምድር ወገብ ከ15° - 30° ሰሜን ወይም ደቡብ ኬክሮስ ነው። ሞቃት በረሃዎች የሚባሉት

- የሰሜን አፍሪካው፡- ስሐራ በረሃ
- የመካከለኛ እስያው፡- ጉቢ በረሃ
- የደቡብ እስያው (ሕንድ)፡- ታር በረሃ
- የመካከለኛው አውስትራሊያው ታላቁ የአውስትራሊያ በረሃ
- የደቡብ አሜሪካው፡- አታካማ በረሃ
- የመካከለኛ ምሥራቁ፡- አረቢያን በረሃ
- የተባበሩት አሜሪካ ግዛቶች ምዕራባዊ ክፍል ኮሌራዶ በረሃ ናቸው።



ምሥል 1.12 ምቃት በርሃዎች

ቀዝቃዛ በርሃዎች

ቀዝቃዛ በርሃዎች በሰሜን ንፍቀ ክብብ ብቻ የሚገኙ ሲሆን በሰሜን አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ እስያና የአርክቲክ ውቅያኖስ አዋሳኝ ዝቅተኛ ቦታዎችን ይሸፍናሉ። በቀዝቃዛ በርሃዎች ለስድስት ወራት ያህል አማካይ ወርኃዊ ሙቀት ከ6° ሴልሲየስ በታች ነው። የአካባቢው ቀዝቃዛ አየር ብዙ ርጥብት የመሸከም አቅም ስለሌለው የአካባቢው ዝናብ አነስተኛ ነው። ስለዚህም ቀዝቃዛ በርሃዎች አብዛኛውን ጊዜ በበረዶ የተሸፈኑ በጣም ቀዝቃዛና ዛፍ አልባ አካባቢዎች ናቸው። ቱንድራ በሚል ስምም ይጠራሉ።

ጥቅጥቅ ያለ የሕዝብ ክምችት ያላቸው አካባቢዎች

ጥቅጥቅ ያለ የሕዝብ ክምችት ያላቸው አካባቢዎች የሚባሉት በአነስተኛ ቦታ ከአንድ ስኩዌር ካሬ ሜትር ባልበለጠ ሥፍራ በጣም ብዙ ሕዝብ ሠፍሮ የሚገኝባቸው ቦታዎች ናቸው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑት


- በአፍሪካ የናይል ሸለቆ
- በእስያ ሕንድና ቻይና ናቸው።

የናይል ሸለቆ

በአፍሪካ የናይል ሸለቆ በተለይ በደለል የተሞላው የናይል ወንዝ ዳርና ዳር ያለው ለጥ ያለ ሜዳ (Nile delta) ከፍተኛ የሕዝብ ክምችት የሚገኝበት አካባቢ ነው። ይኸ የአፍሪካ ክፍል በአንድ ስኩዌር ኪሎሜትር ውስጥ እስከ 600 ሰው የሚኖርበት አካባቢ ነው። ዘጠና አምስት በመቶ የሚደርስው የግብጽ ሕዝብ የሚኖረው ሃያ ኪሎ ሜትር በሚሆነው በወንዙ ዳርቻ አካባቢ ነው። ሕዝቡ በባሕላዊና ዘመናዊ የመስኖ ዘዴ እየተጠቀመ የተለያዩ ሰብሎችን እያመረተ ኑሮውን ይገፋል።

የቻይና፣ የሕንድ፣ የፓኪስታን እና የጃፓን አካባቢ

በዓለም ውስጥ ከፍተኛ የሕዝብ ጥግግት ያለው በእስያ በተለይ በምሥራቅ ቻይና ነው። በቻይና የሕዝብ ጥግግት የሚታየው በያንግቲዝ ወንዝ ላይ ባሉ ሜዳዎች እና በማንቹርያ ሜዳዎች አካባቢ ነው። የቻይና አጠቃላይ የሕዝብ ቁጥር 1.3 ቢሊዮን ገደማ ነው። ይኸም ማለት በዓለም ከሚገኝ ሕዝብ ከአምስት ሰው አንዱ ቻይናዊ ነው ማለት ነው። የጃፓን ሕዝብ ቁጥር 126,475,664 ሲሆን የሕዝብ ጥግግቱም 539 ሕዝብ በአንድ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው። ሌላው የተጠጋጋ የሕዝብ ጥግግት የሚገኘው በሕንድና ምሥራቅ ፓኪስታን አካባቢ ነው። በእነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ የሕዝብ ጥግግት የሚገኘው በጋንጀሰ ወንዝ አካባቢ ነው። ሕዝቡ በመስኖ አማካኝነት ከፍተኛ ሩዝ ያመርታል።



ምሥል 1.13 የዓለም የሕዝብ ስርጭት ካርታ

ውስን ጥናት

የኢንዊት ወይም ኤስኪሞ ቤተሰብ

ኢንዊቶች ወይም ኤስኪሞዎች የሚኖሩት የአርክቲክ አዋሳኝ ዝቅተኛ ቦታዎችን ይዞ በሰሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓና በእስያ አካባቢዎች ነው። አካባቢው ቱንድራ በመባል ይታወቃል። የቱንድራ አካባቢ የአየር ንብረትን ማወቅ ሕዝቦች በዓለም ዙሪያ ለምን በኩል ደረጃ እንዳልሠፈሩ ወይም እንዳልተሰራጩ ለመረዳት ያስችለናል። የቱንድራ አካባቢ የአየር ንብረት ለሰው ልጆች ኑሮ አመቺ አይደለም። ሙቀቱ ዝቅተኛ (በጣም ቀዝቃዛ) የዝናብ መጠኑም አነስተኛ ነው። አፈሩም ቢሆን ዓመቱን ሙሉ በበረዶ የተሸፈነ ነው። በአጠቃላይ አካባቢው ለእርሻ ሥራ የማይሰማ ደን አልባ አካባቢ ነው። ስለዚህም የኑዋሪዎች ቁጥር አነስተኛ ነው።

በአካባቢው ሕይወት በጣም አስቸጋሪ ነው። በጋው በጣም ረዥም፣ ጨለማና ቀዝቃዛ ነው። የሙቀት መጠኑ ከ -40° ፋራናይት (-20° ሴሊሽን) ወይንም ከዚያ በታች ሊሆን ይችላል። ወደ አካባቢው መሄድ ከባድ ነው። መንገድ ወይንም ባቡር በአካባቢው ባለመኖሩ የሕዝቡ ግንኙነት ውስን ነው። አንዳንድ ጊዜ ምግብና ሌሎች ሸቀጦችን ለማመላለስ የሚያገለግሉ ጀልባዎችም የባሕሩ ውኃ ወደ በረዶነት ስለሚለጠጥ ሊቆሙ ይችላሉ። በዚህ የተነሣ የምግብና የሸቀጦች ዋጋ ውድ ነው። ስለዚህም የአብዛኛው ሕዝብ ኑሮ የተመሠረተው በአደንና አሳ ማጥመድ ስራ ላይ ነው።

ኢንዊቶች በካናዳና አላስካ ኤስኪሞስ በመባል ሲታወቁ በሳይቤሪያ (ሰሜን ሩስያ) አካባቢ ደግሞ ቶንጉሲስ፣ ቼኩቺ ወ.ዘ.ተ በሚሉ መጠሪያዎች ይታወቃሉ። ኢንዊቶች ኑሮአቸው የተመሠረተው በአደንና አሳ በማጥመድ ስራ ነው። የአደናቸውን እንስሳት ቆዳ በመሸጥ በምትኩ ለአደን የሚራዲቸውን ዘመናዊ መሣሪያዎች ይገዛሉ። የኤስኪሞዎች አሠፋፈር በጣም የተበታተነ ነው። ቤታቸውንም የሚሠሩት በግግር በረዶ ሲሆን “ኢግሉ” በሚል ስም ይጠራል። በበጋ ወራት ከሲልና ከካረቡ (የሰሜን አሜሪካ የደጋ አጋዘን) ቆዳ በሚሠሩ ድንኳኖች ወይም በሽራ ድንኳኖች ውስጥ ይኖራሉ።

ከቀዝቃዛው የአርክቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ሰላምን፣ ኮድ እና አስናባሪ የሚባሉትን የአሣ ዓይነቶች ያጠምዳሉ። ከመሬት ላይ በበጋ ወራት የደጋ አጋዘን ሲያድኑ በክረምት ወራት ደግሞ ዋልታዊ ጥንቸል (Hare) ያድናሉ። ይሁን እንጂ ተወዳጅ ምግባቸው የሲል፣ የካረቡ፣ የደጋ አጋዘን ሥጋ እና የምርስ (walrus) ጉብት ናቸው። ኤስኪሞዎች በልብስነት የሚጠቀሙት የካረቡ ቆዳና የዋልታ ድብ ለስላሳ ፀጉር ነው።

በአሁኑ ጊዜ አብዛኛው ኤስኪሞዎች ኑሮአቸው ተለውጧል። በከተሞችና አነስተኛ መንደሮች መኖር ጀምረዋል። አለባበሳቸውም ዘመናዊ ሆኗል። ዘመናዊ ቤትም ውስጥ ይኖራሉ። የምግብ ሸቀጣቸውንም ከምግብ መሸጫ መደብሮች ይገዛሉ። በበረዶ ላይ የሚንሸራተቱ ጋሪዎችን ትተው በሞተር ጀልባ መንዝ ጀምረዋል። በአሁኑ ጊዜ አብዛኛዎቹ ኤስኪሞዎች በተለያዩ መስኮች ተቀጥረው ደመወዝ የሚከፈላቸው ሠራተኞች ሆነዋል።



ምሥል 1.14 ኤስኪሞ

ውስን ጥናት

በሙምባይ የሚኖር ቤተሰብ

ሙምባይ ቀድሞ በምቤ በመባል የምትታወቅ የሕንድ አንድ ከተማ ናት። ከጠቅላላ ነዋሪዎች መካከል ሃምሣ አራት ነጥብ አምስት በመቶ የሚሆነው የሚኖረው በወዳደቱና ችምችም ባሉ ቤቶችና ንጽሕና በጎደለው አካባቢ ተፋፍገው በተሠሩ ቤቶች ነው።

በሕንድ ትላልቅና ዘመናዊ ከተሞች ያረጁና የተጎሳቆሉ መንደሮች (slums areas) ሃምሣ አራት በመቶ ይሆናሉ። ይሁን እንጂ የሙምባይን ያህል የሕዝብ ጥግግት ያለው መንደር የለም። ስለዚህም በሙምባይ የመኖሪያ ቤቶችና የአካባቢ ጽዳት ጉዳይ አሳሳቢ ችግር ነው።

የሙምባይ ከተማ ነዋሪ ከገጠሩ ሕዝብ የበለጠ የኑሮ ጫና አለበት። በሙምባይ ጥቂት የወደብና የፋብሪካ ሠራተኞች ቢኖሩም የተቀረው ሕዝብ ግን የዕለት ተዕለት ኑሮውን ለማሸነፍ በተለያዩ የሥራ መስክ ተሠማርቶ ይገኛል። ለምሳሌ የእጅ ሥራ ባለሙያዎች ከብረት፣ ከዝሆን ጥርስ፣ ከቆዳና ከሐር የተሠሩ ምርቶችን ለገበያ ያቀርባሉ። ይሁን እንጂ ገቢያቸው ለኑሮአቸው የሚበቃ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እባብ በማላመድና በማሰልጠን (Snake charmers) እባቡ በሙዚቃ እየተመራ ከወዲያ ወዲህ በመንቀሳቀስ ትርኢት እንዲያሳይ በማድረግ ከአላፊ አግዳሚው ገንዘብ ይሰበሰባሉ። በሙምባይ ከተማ ሰፋፊ መንገዶችና ዘመናዊ ሱቆች የመኖራቸውን ያህል በጣም ጠባብ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ከደሳሳ ቤቶች ጋር ይገኛሉ። የእጅ ባለሙያዎች የጥበብ ሥራዎች የሚሸጡባቸው አነስተኛ ሱቆችም በስፋት የሚገኙት በእነዚህ አካባቢዎች ነው።



ምስል 1.15 የሙምባይ ከተማ

የክለሳ ጥያቄዎች 1.3.1

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች?

- የሕዝብ ሥርጭት ምን ማለት ነው?
- በሕዝብ ሥርጭትና በሕዝብ ጥግግት መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው?
- በተበታተነና በተጠጋጋ የሕዝብ ጥግግት መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው?
- በዓለም ዙሪያ የተበታተነና የተጠጋጋ የሕዝብ ጥግግት ያላቸው ቦታዎችን ዘርዝሩ።

ለ. የቡድን ሥራ

ተማሪዎች ሁለት ቡድኖችን በመመስረት አንደኛው ቡድን በዓለም ዙሪያ የተበታተነ የሕዝብ ጥግግት ያላቸውን ቦታዎች በተመለከተ፣ ሁለተኛው ቡድን ደግሞ የተጠጋጋ የሕዝብ ጥግግት ያላቸውን ቦታዎች በተመለከተ መረጃ አሰባስቡ። በመቀጠል የተሰበሰበውን መረጃ በየተራ አቅርባችሁ ተወያዩበት።

ሐ. የግል ሥራ፦

- የዓለም ካርታ በመሥራት ሕዝብ ተበታተኖና ተጠጋግቶ የሚኖርባቸውን ቦታዎች አመልክቱ።

1.3.2 ለዓለም ሕዝቦች ሥርጭት መለያየት ምክንያቶች

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ

- የዓለም የሕዝብ ሥርጭት የተለያየበትን ምክንያት ታብራራላችሁ።

ቀጠራ ቃላት

- ↔ ማኅበራዊ ምክንያት
- ↔ ተፈጥሮአዊ ምክንያት

በዓለም ላይ የሕዝብ ስርጭት ከቦታ ወደ ቦታ የተለያየ ነው። የሕዝብ ስርጭት ልዩነትን የሚያስከትሉ ዋና ዋና ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው።

◆ ተፈጥሮአዊ ምክንያቶች

ሀ. የአየር ንብረት

ሕዝብ በአንድ ቦታ ተጠጋግቶ የሚሠፍረው በአካባቢው መካከለኛ ሙቀት፣ አስተማማኝና በቂ የዝናብ መጠን ሲኖርና ለኑሮው ምቹ ሁኔታ ሲፈጠርለት ነው። በሌላ በኩል አንድ አካባቢ በጣም ቀዝቃዛ ወይም በጣም ደረቅ ከሆነ ለኑሮ አመቺ ስለማይሆን ብዙ ሕዝብ አይሠፍርበትም።

ሰ. የመሬት መልክዳምድራዊ አቀማመጥ ሁኔታ

የመሬት መልክዳምድራዊ አቀማመጥ የሕዝብ ስርጭቱን ሊያበረታታ ወይም ሊያደክም ይችላል። ከወጣ ገባ አካባቢዎች ይልቅ ሜዳማ አካባቢዎች የሕዝብ በብዛት መከማቸትን ይፈጥራሉ።

ሐ. የሰም አፈርና የእጭዎት መኖር

ሕዝብ በአንድ አካባቢ በከፍተኛ ጥግግት ለመሥፈር የአፈሩ ለምነትና የአካባቢው በእጭዎት መሸፈን የጎላ ሚና አላቸው። በተቃራኒው በአረንጓዴ ተክሎች ያልተሸፈነ እና ለም አፈር የሌለበት ቦታ ብዙውን ጊዜ ለመኖሪያ አካባቢነት አይመረጥም።

◆ ማኅበራዊ ምክንያቶች

ምጣኔ ሀብታዊ፣ የቴክኖሎጂ የእድገት ደረጃ፣ ማኅበራዊና ፓለቲካዊ አደረጃጀቶች የባህል ልዩነቶችን ያስከትላሉ። ስለዚህም ማኅበራዊ ምክንያቶች በሕዝብ ስርጭት ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ያሳድራሉ። ጦርነትና የእርስ በእርስ ግጭትም የሕዝብ ሥርጭትን ይወስናል። የተሻሻሉ የመገናኛ አውታሮች ያሏቸው ሥፍራዎችና የባሕር ዳርቻዎች ብዙ ሕዝብ የሚሠፍርባቸው አካባቢዎች ናቸው። በተመሳሳይ የማዕድን ሀብት በቁፋሮ የሚወጣቸው አካባቢዎችም ሕዝብ በብዛት የሚሠፍርባቸው አካባቢዎች ናቸው።

የክለሳ ጥያቄዎች 1.3.2

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች፡-

- የሕዝብ ሥርጭትን የሚወስኑ ዋና ዋና ተፈጥሮአዊና ማኅበራዊ ምክንያቶች ምን ምንድናቸው?
- ተፈጥሮአዊ ወይም ማኅበራዊ ምክንያቶች በተናጠል የሕዝብ ሥርጭትን ሊወስኑ የማይችሉበትን ምክንያት አስረዱ።

ለ. የቡድን ውይይት

- ግማሽ የሚያህለው የዓለም ሕዝብ አምስት በመቶ በሚሆነው በመሬት የቆዳ ስፋት ላይ ብቻ እንደሠፈረ ይገመታል። በተቃራኒው ሃምሳ ሰባት በመቶ የሚሆነው የመሬት የቆዳ ስፋት የያዘው አምስት በመቶ የሚሆነውን የዓለም ሕዝብ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በቡድን ተወያዩ።
- የተጠጋጋ እና የተበታተነ የሕዝብ አሠፋፈር ያለባቸው ሥፍራዎች በተፈጥሮአዊ አካባቢ ሁኔታም ሆነ በምጣኔ ሀብት ዕድገት ተቃራኒ ገጽታ ይታይባቸዋል። ይህንን በተመለከተ ተወያዩበት።

ሐ. የሚሠሩ ተግባራት

- የኢትዮጵያ ካርታ ሠርታችሁ የተጠጋጋና የተበታተነ የሕዝብ ሥርጭት ያለባቸውን ቦታዎች አመልክቱ

1.3.3 የዓለም ሕዝቦች አኗኗር

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቁ አጥጋቢ የመማር ብቃቶች

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ

- በዓለም ላይ የሚገኙትን የተለያዩ የአኗኗር ዘይቤዎች ታደንቃላችሁ።
- አኗኗራችሁን ከሌሎች ሕዝቦች አኗኗር ጋር ታነጻጽራላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- በግብርና ላይ የተመሠረተ አኗኗር
- በኢንዱስትሪ ላይ የተመሠረተ አኗኗር
- በንግድና በአገልግሎት ሰጭነት ላይ የተመሠረተ አኗኗር

- የሕዝቦች አኗኗር ስንጠቃ ምን ማለታችን ነው?
- ዋና ዋና የዓለም ሕዝብ የአኗኗር ዘይቤዎችን ዘርዝሩ።

መልክአ ምድር፣ የአየር ንብረት፣ የተፈጥሮ ሀብት፣ የምጣኔ ሀብት ዕድገት፣ የቴክኖሎጂ ደረጃና የማኅበረሰብ የዕድገት ደረጃ በሕዝቦች የአኗኗር ዘይቤ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ አላቸው። ቀጥሎ በዓለማችን የሚታዩ ዋና ዋና የአኗኗር ዘይቤዎችን እንመለከታለን።

◆ በግብርና ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ

አብዛኛው የዓለም ሕዝብ በተለያዩ የአኗኗር ዘይቤ የሚተዳደር ቢሆንም በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በግብርና ላይ የተመሠረተ ነው። በከተማ ወይም በኢንዱስትሪ ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ ያላቸው ሕዝቦች ምግባቸውን የሚያገኙት ከግብርና ነው። በሰው ልጅ ታሪክ ለምግብና ለኢንዱስትሪ ጥሬ ሀብት የሆኑ ምርቶች የሚገኙት አኗኗራቸውን በግብርና ላይ መሠረት ካደረጉ ሕዝቦች ነው። ከዓለማችን ግማሽ የሚያህለው ሕዝብ የአኗኗር ዘይቤው የተመሠረተው በግብርና ላይ ነው። በአፍሪካና በእስያ ደግሞ ከሰማንያ በመቶ በላይ የሚሆነው ሕዝብ ኑሮው የተመሠረተው በግብርና ላይ ነው። በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ደግሞ በግብርና የሚተዳደረው ሕዝብ ከሁለት በመቶ አይበልጥም። በዓለማችን በግብርና ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ የተጀመረው ከሺህ ዓመታት በፊት ነው።

ግብርና በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የተለያዩ ምርት፣ የአመራረት ዘይቤና የአኗኗር መሠረት አድርጎ የሚካሄድ በመሆኑ ተፈጥሮአዊውን አካባቢና የመሬት ገጽታን በከፍተኛ ሁኔታ በመለወጥ ላይ ይገኛል። የግብርና ሥራ እርሻና የከብት እርባታ ተብሎ ይከፈላል። በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚኖረው አብዛኛው ሕዝብ የሚተዳደረው በእርሻ ላይ ሲሆን የተወሰነው ሕዝብ የሚኖረው ደግሞ በከብት እርባታ ነው። የሐሩር ሞቃታማ አካባቢ ዝቅተኛ ሥፍራዎች ለከብት እርባታ አመቺ ሲሆኑ አምባ ምድሮችና ከፍተኛ ሥፍራዎች ደግሞ ለእርሻ ሥራ ተስማሚ በመሆናቸው የአብዛኛው ሕዝብ ኑሮ የተመሠረተው በእርሻ ላይ ነው።

በግብርና ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ ያላቸው ሕዝቦች ምርታቸው ከእጅ ወደ አፍ ነው። የአኗኗር ዘይቤያቸው በቀጥታ በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የተመሠረተ በመሆኑ በአየር ንብረት ለውጥና በተለያዩ ሰው ሠራሽና

ተፈጥሮአዊ ምክንያቶች ሳቢያ የተለያዩ ፈታኝ ሁኔታዎች እያጋጠማቸው ይገኛል። በተጨማሪም የግብርና ምርቶች ገበያ ዋጋ ዝቅተኛ በመሆኑ በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገራት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የበኩላቸውን ተጽእኖ እያሳደሩ ይገኛሉ። በግብርና ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ ያላቸው ሕዝቦች አኗኗራቸው፣ አለባበሳቸውና አሠራራቸው በሌሎች ዘርፎች ከሚኖሩት ሕዝቦች የተለየ ነው።

◆ በኢንዱስትሪ ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ

ጥሬ ዕቃዎችን ወደ አለቀላቸው የፍጆታ ሽቀጥነት የመቀየር ሥራ እንዲሁም በጣም ውስብስብና የረቀቁ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን የተለያዩ ክፍሎች የመገጣጠም ሥራ የፋብሪካ ወይም የኢንዱስትሪ ሥራ ይባላል። በዓለም በስሜን አሜሪካ፣ በምዕራብ አውሮፓና በሩቅ ምሥራቅ እስያ የሚኖረው አብዛኛው ሕዝብ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ አኗኗር የተመሠረተው በኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ ላይ ነው። ደረጃውና ብዛቱ ዝቅተኛ ቢሆንም በሌላው የዓለም ክፍልም በኢንዱስትሪ ላይ በተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ የሚኖር ሕዝብ አለ።

አኗኗራቸው በኢንዱስትሪ ላይ የተመሠረተ ሕዝቦች በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች በማምረትና በመሸጥ ወይም ተቀጥረው በሚያገኙት ገቢ ለኑሮአቸው የሚያስፈልጋቸውን የፍጆታ ዕቃዎች ያሟላሉ። ስለዚህም በግብርና ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ ካላቸው ሕዝቦች ለኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃ እንዲሁም ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ የግብርና ውጤቶችን በንግድ ልውውጥ ያገኛሉ። ይህም በኢንዱስትሪ ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ ያላቸው ሕዝቦች በግብርና ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ ካላቸው ሕዝቦች ጋር ያላቸውን ትስስርና መደጋገፍ ያሳያል።

◆ በንግድና በሌሎች የአገልግሎት ዘርፎች ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ

ንግድ በሰዎች ወይም በሀገራት መካከል የሚደረግ የምርት ልውውጥ ነው። የንግድ እንቅስቃሴ ፍላጎትንና አቅርቦትን መሠረት አድርጎ የሚከናወን ሂደት በመሆኑ በገዢና በሻጭ መካከል ትስስር ይፈጥራል። የመንገዥ አገልግሎት ደግሞ የምርት ልውውጡን በማሳደግ የተሳካ የንግድ ሂደት እንዲኖር ሁኔታዎችን ያመቻቻል። በገጠርና በከተማ እንዲሁም በበለጸጉና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት በንግድ ልውውጥ ሂደት የተለያዩ አገልግሎቶችን ለምሳሌ የተሽከርካሪ አቅርቦት፣ የመጫንና የማራገፍ፣ ምርትን የመቀበልና የማሠራጨት፣ የምግብና የመኝታ አገልግሎት፣ የጥገና አገልግሎትና የመሳሰሉትን በመስጠት በሚያገኙት ገቢ ኑሯቸውን የመሠረቱ በርካታ ሕዝቦች ይገኛሉ። እነዚህ ሕዝቦች በኢንዱስትሪ ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ ካላቸው ሕዝቦችና በግብርና ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ ካላቸው ሕዝቦች ጋር ጥብቅ ትስስርና መደጋገፍ አላቸው። ይህም የዓለም ሕዝብ አኗኗር ምን ያህል የተሳሰረና የሚደጋገፍ መሆኑንና የአንዱ መኖር ለሌላው መኖር አስፈላጊ እንደሆነ ያሳያል።

የክለሳ ጥያቄዎች 1.3.3

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች፡-

- በዓለም በስፋት የሚታየው የአኗኗር ዘይቤ የተመሠረተው በምን ላይ ነው?
- በምዕራብ አውሮፓና በስሜን አሜሪካ በስፋት የሚታየው የአኗኗር ዘይቤ ምን ይባላል?
- በግብርና እና በኢንዱስትሪ ላይ በተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ መካከል ያለውን ቁርኝት አስረዱ።

ለ. የቡድን ውይይት

ተማሪዎች ሦስት ቡድን አቋቁሙ። እያንዳንዱ ቡድን የመኖሪያ አካባቢውን በመጎብኘት የሕዝቡን የአኗኗር ዘይቤ ያቅርብ። ከዚያም የቡድን ተጠሪዎች የጥናቱን ውጤት ለክፍል ተማሪዎች እያቀረቡ የጋራ ውይይት ይደረግበት። በመጨረሻም በውይይቱ ላይ የተነሡትን ቁም ነገሮች በቅደም ተከተል በማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ ጻፉ።

ሐ. የግል ሥራ

- በአካባቢያችሁ የሚገኙ ሕዝቦች የአኗኗር ዘይቤ የተመሠረተው በምን ላይ ነው? ለምን በዚህ የአኗኗር ዘይቤ እንደሚተዳደሩ ዋና ዋና ምክንያቶችን ዘርዝራችሁ ጻፉ።

መ. የሚሠሩ ተግባራት

- የዓለም ካርታን በመሥራት በግብርና እንዲሁም በኢንዱስትሪ ላይ የተመሠረተ የአኗኗር ዘይቤ ያላቸውን አካባቢዎች አመልክቱ።

1.3.4 የኢንዱስትሪ አብዮትና ያስከተለው ውጤት

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት፡-

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ

- ብሔርተኝነትና ቅኝ አገዛዝ ለኢንዱስትሪ አብዮት መፈጠር የነበራቸውን አስተዋጽኦ ታደንቃላችሁ።
- የኢንዱስትሪ አብዮት የት እንደተጀመረ ትለያላችሁ።
- የአፍሪካን ፀረ-ቅኝ አገዛዝ ትግል ታስረዳላችሁ።
- የአፍሪካውያንን ስኬታማ ፀረ-ቅኝ አገዛዝ ትግልን በምሳሌ ትገልጻላችሁ።
- የአንደኛና የሁለተኛ የዓለም ጦርነቶች ውጤት ታስረዳላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ↔ አብዮት
- ↔ የእንፋሎት ኃይል
- ↔ ብሔርተኝነት
- ↔ ብዙኃንነት
- ↔ ነጻነት

1.የኢንዱስትሪ አብዮት አጀማመር

- የኢንዱስትሪ አብዮት ምንድን ነው?

የኢንዱስትሪ አብዮት በማምረት ሂደት ላይ የተደረገ መሠረታዊ ለውጥ ነው። በእጅ ከማምረት ይልቅ በማሽን ማምረት የተጀመረበት ሒደት ነው። እንዲሁም በመኖሪያ ቤት ከማምረት ይልቅ በፋብሪካ ውስጥ ማምረት የተጀመረበት ወቅት ነው።

የኢንዱስትሪ አብዮት የተጀመረው በ18ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በእንግሊዝ ሀገር ነው። በዚያ ሀገር ሊጀመር የቻለበት ምክንያት በቂ የድንጋይ ክሰል እና የብረት ማዕድን ክምችት ስለነበረ ነው።

የኢንዱስትሪ አብዮት ደረጃዎች


የኢንዱስትሪ አብዮት በሁለት ደረጃዎች ይከፈላል። የመጀመሪያው ደረጃ እ.አ.አ ከ1750ዎቹ እስከ 1870ዎቹ ዓ.ም ሲዘልቅ፣ ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ እ.አ.አ በ1870ዎቹ ዓ.ም ተጀምሮ እስካለንበት ዘመን ድረስ ቀጥሏል።

የኢንዱስትሪ አብዮት የመጀመሪያው ደረጃ

- የኢንዱስትሪ አብዮት በተጀመረበት ወቅት ዋነኛው የኃይል ምንጭ ምን ነበረ?

በመጀመሪያው ደረጃ ወቅት በእጅ የሚሠራውን ሥራ ሁሉ ለመተካት የሚያስችሉ አዳዲስ ማሽኖች ተሠርተዋል። በዚህ ወቅት ዋናው የኃይል ምንጭ የእንፋሎት ኃይል ነበረ። እንፋሎት የሚገኘው ውኃን በክሰል በማፍላት ነው።

የአዳዲስ ማሽኖች መሠራት የተለያዩ ቁሳቁሶችን በተሻለ መንገድ ለማምረት አስችሏል። እ.ኤ.አ በ1764 ዓ.ም. ጀምስ ሐርግራቭስ የተባለ ሰው ስፒንንግ ጄኒ በመባል የሚታወቀውን የፈትል መሣሪያ ሠርቷል። ይህ መሣሪያ በጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ የሚካሄደውን የሽመና ሥራ በከፍተኛ ሁኔታ ሊያፋጥነው ችሏል። እ.ኤ.አ በ1760 ዎቹ ዓ.ም. ደግሞ ጀምስ ዋት በእንፋሎት ኃይል የሚንቀሳቀስ ሞተር ሠርቷል። በእንፋሎት ኃይል የሚንቀሳቀስ የመጀመሪያው ሞተር ታቅዶ የተሠራው ከክሰል ማዕድን ጉድጓድ ውስጥ ውኃ እንዲመጥ ተደርጎ ነበረ። የድንጋይ ክሰል በእንፋሎት ለሚሠራው ሞተር ኃይል ሰጪ ከመሆኑም በላይ ብረትን ለማቅለጥም ይጠቅማል። ብረት ደግሞ የተለያዩ ማሽኖችንና ቁሳቁሶችን መሥሪያ ዓይነተኛው ጥሬ ዕቃ ከመሆኑም በላይ ድልድዮችንና መርከቦችን ለመሥሪያ ያገለግላል። በእንፋሎት ኃይል የሚንቀሳቀሱ ባቡሮችና ጆልባዎች በመሠራታቸው የመጓጓዣ ዘዴ ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል። የመጀመሪያው ባቡር የተሸከረከረው በእንግሊዝ ሀገር እ.አ.አ በ1825 ዓ.ም በስቶክተን እና በዳርሊንግተን ከተሞች መካከል በተዘረጋው የባቡር ሀዲድ ላይ ነበረ።



ምሥል 1.16 ጥሬ ጥጥ ወደ ክር ተቀይሮ ለልብስ መሥሪያ ሲዘጋጅ

የኢንዱስትሪ አብዮት ሁለተኛው ደረጃ

በኢንዱስትሪ አብዮት በሁለተኛው ደረጃ ዋናው የኃይል ምንጭ ከእንፋሎት ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ ነዳጅ እና አቶሚክ ኃይል ተቀይሯል። ሚካኤል ፋራዳይ የተባለ እንግሊዛዊ ዲናሞ በመባል የሚታወቅ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚችል መሣሪያ ሠርቷል። ይህ መሣሪያ በተለያዩ ፋብሪካዎች በእንፋሎት ኃይል የሚንቀሳቀሰውን ሞተር ተክቷል።

የመገናኛ ዘዴዎችም ታላቅ መሻሻል ታይተዋል። ለምሳሌ እ.ኤ.አ በ1876 ዓ.ም. አሌክሳንደር ግራህም ቤል ስልክ ሠርቷል። እ.ኤ.አ በ1899 ዓ.ም. ደግሞ ገሊልሞ ማርኮኒ ሬዲዮ ሠርቷል።

2. የኢንዱስትሪ አብዮት ውጤቶች

የኢንዱስትሪ አብዮት ሁለት ዋና ዋና ውጤቶች አሉት። የመጀመሪያ ውጤት በኅብረተሰቡ የአኗኗር ሁኔታ ላይ የታየው ለውጥ ነው። ይኸውም በምጣኔ ሀብት፣ በማኅበራዊ እና በፖለቲካ ዘርፎች የተፈጠረ ለውጥ ነው።

ሀ. ምጣኔ ሀብታዊ ለውጥ፡ አዳዲስ ማሽኖች ተሠርተው ጥቅም ላይ በመዋላቸው የሰውን ልጅ ድካም ቀንሰዋል። ይህም ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ሽቀጦች በዝቅተኛ ወጪና በቀላል ዘዴ ለማምረት አስችሏል። ኢንዱስትሪዎች ዋነኞቹ የምርት ማዕከላት እንዲሆኑ አስችሏል። የመገናኛና የመጓጓዣ ዘዴዎችም እየተሻሻሉ መጥተዋል።

ለ. ማኅበራዊ ለውጥ፡ የማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት መስፋፋት ለከተሞች ማደግ ምክንያት ሆኖአል። በርካታ ሰዎች በከተሞች በተስፋፋት ፋብሪካዎችና የንግድ ድርጅቶች ተቀጥረው ለመሥራት ከገጠር ወደ ከተሞች ፈልሰዋል። ይህም ቀስ በቀስ በከተሞች የሚኖረው የሕዝብ ቁጥር እንዲጨምር አስተዋጽኦ አድርጓል። እያደገ የመጣው የከተማ ሕዝብ ብዛት ለሁለት መሠረታዊ መደቦች መፈጠር ምክንያት ሆኗል። እነርሱም

- **የባለሀብቱ (capitalist) መደብ፡-** የተለያዩ ፋብሪካዎች ባለቤቶችና ሀብታም ነጋዴዎችን የያዘ መደብ ነው።
- **የሠራተኛ መደብ፡-** በየፋብሪካው ተቀጥረው የሚሠሩ ላብ አደሮችን የያዘ መደብ ነው።
የባለሀብቱ መደብ አባላት ተጨማሪ ትርፍ ለማግኘት በማሰብ ሴቶችንና ሕጻናትን በጣም ዝቅተኛ በሆነ ክፍያ ያሠሩዋቸው ነበረ። የሠራተኛው መደብ አባላት የሚገኙበት አስከሬ የኑሮና የሥራ ሁኔታ፣ በጣም ዝቅተኛ ክፍያ እንዲሁም ለረጅም ሰዓት መሥራታቸው ለመብታቸው እንዲታገሉ አስገድዷቸዋል። ትግላቸውንም በተቀናበረ ሁኔታ የሚመሩ የሠራተኛ ማኅበራት አቋቁመዋል።

ሐ. ፖለቲካዊ ለውጥ፡- የባለሀብቱ መደብ አባላት በፖለቲካው መስክ ወሳኝ ሚና መጫወት በመቻላቸው የፖለቲካ ሥልጣኑን በእጃቸው አስገብተዋል።

የኢንዱስትሪ አብዮት ያስከተለው ሁለተኛው ውጤት እ.ኤ.አ በ19ኛው መቶ ክፍለ-ዘመን ሁለተኛ አጋማሽ የተጀመረውን የአውሮፓውያን ቅኝ አገዛዝ ነው። አውሮፓውያን ሌሎች ሀገራትን በቅኝ ግዛት ለመያዝ የተነሡት በሚከተሉት ምክንያቶች ነበር።

- ሀ) ለኢንዱስትሪዎቻቸው ጥሬ ዕቃ ለማግኘት
- ለ) ለኢንዱስትሪዎቻቸው ምርት ገበያ ለማግኘት
- ሐ) በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ የመጣውን ሕዝባቸውን ለማሥፈር በቂ ቦታ ለማግኘት ነበር።



እ.ኤ.አ በ1914 ዓ.ም. ሰባት የአውሮፓ ሀገሮች 115 በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮችን በቅኝ አገዛዝ ሥር አውለው ነበር።

3. የአዲስ አስተሳሰቦች መታየት

የኢንዱስትሪ አብዮት እ.ኤ.አ በ19ኛው መቶ ክፍለ-ዘመን የሕዝቦች የብሔርተኝነት ስሜት ወይም የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲፈጠር አስችሏል። የአንድ ሀገር ሕዝብ ብሔርተኝነት የሚገለጸው ተመሳሳይ በሆነ ሀገራዊ ዝንባሌ፣ ለአንድነት በመቆምና፣ ከባድ አገዛዝ ነጻ ሆኖ ለመገኘት ቁርጠኝነት በማሳየት ነው። በተጨማሪም በትውልድ ሀገር የኩራት ስሜት በማሳየትና የሀገርን ብልፅግናና ዕድገት በመመኘት ይገለጻል።

በአጠቃላይ በኢንዱስትሪ በበለፀጉ ሀገሮች የተስፋፋት ሌሎች አዳዲስ አስተሳሰቦች ማለትም ነጻ አስተሳሰብ (ሊበራሊዝም) ዲሞክራሲና የመድብለ ፓርቲ ሥርዐት መኖር (pluralism) ናቸው።

ሀ. ነጻ አስተሳሰብ (Liberalism):- በመባል የሚታወቀውን ሐሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ ያራመደው ጆን ሥቱዋርት ነው። ነጻ አስተሳሰብ (liberalism) ማለት በንግግር ነጻነት፣ ሒስ በማድረግ፣ በሃይማኖት ነጻነትና መንግሥት በሕዝብ ቁጥጥር ሥር በመዋሉ ማመን ነው።

ለ. ዲሞክራሲ:- የተጀመረው በጥንታዊ ግሪክ ነበረ። በግሪክ ቋንቋ “ዲሞስ” ማለት ሕዝብ ማለት ሲሆን “ክራሲያ” ደግሞ መንግሥት ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲ ማለት በሕዝብ የተቋቋመ መንግሥት ማለት ነው። እ.ኤ.አ ከ1860 እስከ 1865 ዓ.ም. የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት የነበሩት አብርሃም ሊንኮልን ዲሞክራሲን ሲገልጹ። “የሕዝብ፣ በሕዝብ እና ለሕዝብ የተቋቋመ መንግሥት” ብለውታል።

ሐ. የመድብለ - ፓርቲ ሥርዐት መኖር (Pluralism):- የካፒታሊስት ሥርዓተ - ማኅበር የዲሞክራሲ ዋና ገፊ ነው። ፕሉራሊዝም ሲገለጽ የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከት፣ ሃይማኖት ወይንም ዘር ያላቸው ሰዎች በአንድ በተወሰነ ሕብረተሰብ ውስጥ በአንድነት ሲኖሩ ነው። ፕሉራሊዝም በፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ የመድብለ ፓርቲ ፖለቲካ ሥርዐት መኖር ማለት ነው።

◆ አንደኛውና ሁለተኛው የዓለም ጦርነቶች

አንደኛው የዓለም ጦርነት የተካሄደው እ.ኤ.አ ከ1914 - 1918ዓ.ም. ነበር። ለጦርነቱ መቀስቀስ የተለያዩ ምክንያቶች ነበሩ።

- አንደኛው የዓለም ጦርነት ስምን ተጀመረ?

ለአንደኛው የዓለም ጦርነት መቀስቀስ መሠረታዊ ምክንያቶች

ሀ. በኢምፔሪያሊስት ኅይሎች መካከል የነበረ ፍክክር

ለአንደኛው የዓለም ጦርነት መቀስቀስ ከሚጠቀሱት መሠረታዊ ምክንያቶች አንዱ በአውሮፓ ሀገሮች መካከል የነበረው ምጣኔሀብታዊና የፖለቲካ ፍክክር ነበረ። ለሀገሮቹ መፍካከርና ግጭት መነሻ የነበረው ጥሬ ዕቃ፣ ገበያ እና ግዛት ለማግኘት የሚደረገው እሽቅድምድም ነበር። በመጨረሻም ፍክክሩ ያመራው ወደ ግጭት ነበረ።

ለ. የጦር ኃይል ግንባታ

በ20ኛው ምዕተ - ዓመት መጀመሪያ ላይ ኃያላን የአውሮፓ ሀገሮች ከፍተኛ የጦር ኃይል ግንባታ ፍክክር ጀምረው ነበረ። የሠራዊቶቻቸውን መጠን መጨመር ብቻ ሳይሆን ለጦርነት የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን ሁሉ ያደራጁ ነበሩ። እ.ኤ.አ በ1906 ዓ.ም የእንግሊዝ መንግሥት ተወዳዳሪ የማይገኝላቸውን የጦር መርከቦች ሠርቶ አወጣ። ከሦስት ዓመታት በኋላ የጀርመን መንግሥት ተመሳሳይ መርከቦች ሠራ።

ሐ. የጦር ቃል ኪዳን ሀገሮች

እ.ኤ.አ በ1879 ዓ.ም. ጀርመንና ኦስትሪያ- ሀንጋሪ፡ “የሁለት-ዮሽ ቃል-ኪዳን ሀገሮች” (Dual Alliance) በመባል የሚታወቀውን የወዳጅነት ውል ተፈራረሙ። ከሦስት ዓመታት በኋላ ኢጣሊያ “የሁለት-ዮሽ ቃል ኪዳን ሀገሮችን” ስትቀላቀል “የሦስቱ ወዳጅ ሀገሮች” (Triple Alliance) በመባል የሚታወቅ እጅግ የተጠናከረ የጦር ኃይሎች ጎራ ተመሠረተ። ብዙም ሳይቆይ ስያሜያቸው “ማዕከላዊ ኃይሎች” (Central Power) ተብሏል። እ.ኤ.አ በ1907 ዓ.ም. እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ሩሲያ “የሦስት-ዮሽ” ሕብረት (Triple Entente) የተባለውን ቡድን አቋቋሙ። በዚህ የተነሣ አውሮፓ በሁለት ወታደራዊ የጦር-ሀፈሮች ተከፈለች። እ.ኤ.አ በ1915 ዓ.ም. ኢጣሊያ “ከሦስት-ዮሽ ቃል-ኪዳን ሀገሮች” ወጥታ “የሦስት-ዮሽ” ሕብረት ተቀላቀለች። “የሦስቱ ወዳጅ ሀገሮች” “ኃያላን የወዳጅ ሀገሮች” ተብለው ተሰይመዋል።

መ. ብሔረተኝነት

ፈረንሳይ ቀደም ሲል በጀርመን የተወሰዱባትን ግዛቶች ለማስመለስ ታደርግ የነበረው እንቅስቃሴ በአውሮፓ ለነበረው ውጥረት ተጨማሪ ምክንያት ነበር። ሌላው የውጥረት መነሻ ደግሞ በደቡብ ምሥራቅ አውሮፓ በባልካን አካባቢ የነበረው የብሔረተኝነት እንቅስቃሴ ነበረ። በዚህ አካባቢ የሚኖሩት ሕዝቦች ከኦቶማን ቱርኮች አገዛዝ ነጻ ለመውጣት ያደርጉ የነበረው ትግል ለመጀመሪያው የዓለም ጦርነት መቀስቀስ አንዱ ምክንያት ነበር።

ውስን ጥናት

የአንደኛው የዓለም ጦርነት መጀመር

ለአንደኛው የዓለም ጦርነት መጀመር ሰበብ የሆነው የኦስትሪያው አልጋ-ወራሽ አርክዱክ ፍራንዝ ፈርዲናንድ እና ባለቤቱ እ.ኤ.አ. ሰኔ 28 ቀን 1914 ዓ.ም. በቦስኒያ ዋና ከተማ በሳሪያቮ በመገደላቸው ነበር። ገዳዩ ጋቭሪሎ ፕሪንቺፕ የተባለ የሰርቢያ ብሔረተኛ ነበረ። ግድያው የሰርቢያ መንግሥት ኅላፊነት መሆኑን ኦስትሪያ-ሀንጋሪ አሳወቀች። በማስከተልም ኦስትሪያ ሀንጋሪ በሰርቢያ ላይ ጦርነት አወጀች። በዚህ ወቅት ሩሲያ ከሰርቢያ ጎን ቆመች። ጀርመን በበኩሏ ኦስትሪያ - ሀንጋሪን በመደገፍ በሩሲያና በፈረንሳይ ላይ ጦርነት አወጀች። በመጨረሻም እንግሊዝ በጀርመን ላይ ጦርነት በማወጃ የአንደኛው የዓለም ጦርነት ተጀመረ።

የጦርነቱ ሒደት

- የአንደኛው የዓለም ጦርነት እንዴት ተካሄደ?

የአንደኛው የዓለም ጦርነት የተካሄደው በተለያዩ ሥፍራዎች ነው። በአውሮፓ ውስጥ ጦርነቱ የተካሄደው በሁለት የጦር ግንባር ነበር። ግንባሮቹም፤

- የምዕራብ ግንባር እና
- የምሥራቅ ግንባር በመባል ይታወቃሉ።

የማዕከላዊ ኃይሎች አቀማመጥ አማካይ ሥፍራ ላይ ነበረ። በምዕራብ የእንግሊዝና የፈረንሳይ የጦር ኃይሎች በምሥራቅ ደግሞ ሩሲያዎች በተጠንቀቅ ቆመዋል። ጀርመኖች የውጊያ ዕቅድ ሲያዘጋጁ በመጀመሪያ በምዕራብ ግንባር በፈረንሳይ ላይ ድንገተኛ የማጥቃት እርምጃ በመውሰድ ድል ከተቀዳጁ በኋላ ተዋጊ ኃይላቸውን ወደ ምሥራቅ በማዞር ሩሲያን ለመውጋት ነበረ። ነገር ግን ይህ ዕቅዳቸው አልሠራም። በምዕራብ በኩል የሚዋጋውን ጦር ቀንሰው ወደ ምሥራቅ ለማዝመት ተገደው ነበረ። ስለዚህ የጀርመን የጦር ኃይል በአንድ ጊዜ በሁለት የተለያዩ ግንባሮች ለመዋጋት ተገዶ ነበረ።

እ.አ.አ በ1917 ዓ.ም. ሰሜን አሜሪካ የቃል-ኪዳን ኃይሎችን ስትቀላቀል የጦርነቱ የኃይል ሚዛን ተለወጠ። በመጨረሻም እ.ኤ.አ ኅዳር ወር 1918 ዓ.ም. የማዕከላዊ ኃይሎች በጦርነቱ ተሸነፉ።

የአንደኛው የዓለም ጦርነት ያስከተላቸው ወጤቶች

የአንደኛው የዓለም ጦርነት በቃል-ኪዳን ኃይሎች ድል አድራጊነት ተጠናቋል። ወታደሮችንና ሲቪሎችን ጨምሮ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ሞተዋል። ለጦርነቱ ከ337 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጥቷል። ከዚህም በላይ በርካታ ኢንዱስትሪዎች፣ ድልድዮችና መሠረተ ልማቶች በሙሉ ወድመዋል። ብዙ ቤተሰቦች ተፈናቅለዋል። በፖለቲካ መስክ አሜሪካና ሶቪየት ኅብረት በዓለም ላይ ግንባር ቀደም ኃይሎች ለመሆን ችለዋል።



ምሥል 1.17 በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ወታደሮች በአውሮፓ ሰውጊያ በተቆፈረ ጉደባ ውስጥ

የክለሳ ጥያቄዎች 1.3.4

ክንውን ሀ

ሀ. የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ

- በኢንዱስትሪ በበለፀጉ የአውሮፓ ሀገሮች መካከል የነበረው ምጣኔሀብታዊ እና ፖለቲካዊ ፉክክር መነሻ ምን ነበር?
- በሦስትዮሽ ቃል ኪዳን ሀገሮችና በሦስትዮሽ ወዳጅ ሀገሮች መካከል የነበረውን ልዩነት ምን ነበር?
- የአንደኛው የዓለም ጦርነት ለመጀመር ሰብብ የነበረውን ምክንያት ግለጹ።

- ወታደራዊ የኃይል ሚዛን የቀየረውንና በመጨረሻም የማዕከላዊ ኃይሎችን ሽንፈት ያስከተለውን ሁኔታ አብራሩ።
- የኢንዱስትሪ አብዮት ለምን በእንግሊዝ ሀገር ተጀመረ?
- በመጀመሪያው ደረጃ በኢንዱስትሪው አብዮት ወቅት ዋነኛው የኃይል ምንጭ ምን ነበረ?
- የእንፋሎት ሞተር ለኢንዱስትሪ አብዮት የነበረው ጠቀሜታ ምን ነበረ?
- የኢንዱስትሪ አብዮት ያስከተላቸው ለውጦች ምን ምን ነበሩ?

ለ. የሚከተሉትን አብራሩ

- የእንፋሎት ኃይል
- የፈትል መሣሪያ
- የካፒታሊስት መደብ
- የሠራተኛ ማኅበር
- የሠራተኛ መደብ

ሐ. የሚሠሩ ተግባራት

ማጣቀሻ መጻሕፍትን በመጠቀም ቀጥሎ በተጻፉት ሰዎች ላይ አጭር ጽሑፍ አዘጋጁ

- ሚካኤል ፋራዳይ
- ጀምስ ሐርግራቭስ
- ጀምስ ዋት
- አሌክሳንደር ግራሐም ቤል
- ጉሊልሞ ማርኮኒ

ሁለተኛው የዓለም ጦርነት (እ.ኤ.አ 1939 — 1945ዓ.ም.)

- ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዴት ተጀመረ?

ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የተካሄደው የቃል ኪዳን ኃይሎች (Allied Powers) እና አክሲስ ኃይሎች (Axis Powers) በተባሉ ሁለት ወታደራዊ ጉራዎች መካከል ነበረ።



የቃል ኪዳን ኃይሎች የሚባሉት ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ሩሲያና አሜሪካ ሲሆኑ የአክሲስ ኃይሎች ደግሞ ጀርመን ጃፓንና ኢጣሊያ ነበሩ።

የጦርነቱ መነሻ ምክንያቶች

የጦርነቱ መነሻ ምክንያት የናዚና የፋሺስት ኃይሎች መነሣት ነበር። ይህም የተፈጠረው በጀርመን የናዚ ፓርቲ፣ በኢጣሊያን የፋሺስት ፓርቲ እንዲሁም በጃፓን አምባገነነኖች ሥልጣን በመያዛቸው ነበር።

እ.ኤ.አ ከ1933 ዓ.ም. ጀምሮ ጀርመን በናዚ ፓርቲ ሥር ገብታ ነበረ። ናዚ የሚለው ምሳሌ ቃል በሙሉ ቃል ሲጻፍ “ብሔራዊ ሶሻሊስት የጀርመን ሠራተኞች ፓርቲ” ማለት ነው። የናዚ ፓርቲ መሪ አዶልፍ ሒትለር ይባላል።



ናዚዎች የጀርመን ሕዝብ ዘር ከሁሉም የሰው ዘር በላይ ነው ብለው ያምናሉ። ስለዚህም ዓለምን መግዛት አለብን ይላሉ። ጀርመኖች ያካሄዱት ወረራ በአውሮፓ ውስጥ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዲጀመር ምክንያት ሆኗል። ኢጣሊያም በሙሶሊኒ በሚመራው የፋሺስት ፓርቲ ቁጥጥር ገብታ ነበረ። ኢጣሊያኖች በአፍሪካ አንድ ግዙፍ የኢጣሊያ ግዛት ለማቋቋም ጽኑ ፍላጎት ነበራቸው።

ውስን ጥናት

የሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጀመር

እ.ኤ.አ በ1931 ዓ.ም. ጃፓን በሰሜናዊ ቻይና የሚገኘውን ማንቹሪያ በመባል የሚታወቀውን ክፍለ ሀገር ስትወር እ.ኤ.አ በ1935 ዓ.ም. ደግሞ ኢትዮጵያ በኢጣሊያ ተወረረች። በመጨረሻም እ.ኤ.አ መስከረም 3 ቀን 1939 ዓ.ም. ጀርመን ፖላንድን ወረረች። እ.ኤ.አ መስከረም 3 ቀን 1939 ዓ.ም. እንግሊዝና ፈረንሳይ በጀርመን ላይ ጦርነት ሲያውጁ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት በአውሮፓ በይፋ ተጀመረ።

የጦርነቱ ሒደት

- የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወጊያ እንዴት ተካሄደ?

በምዕራብ ግንባር የጀርመን ጦር ግስጋሴ ፈጣን ነበረ። እ.ኤ.አ በ1940 ዓ.ም. ጀርመኖች ፈረንሳይን ወረሩ። ፈረንሳይም የጀርመንን ጥቃት መቋቋም ባለመቻሏ እጅ ሰጠች።

አዶልፍ ሒትለር በፈረንሳይ ላይ ባገኘው ድል በመበረታታት በብሪታኒያ ላይ የአውሮፕላን ጥቃት ሰነዘረ። ነገር ግን የብሪታኒያ ጦርነት እንደተገመተው ቀላል አልነበረም። የብሪታኒያ ጠንካራ የአየር ኃይል የጀርመኖችን ወረራ ለመቀልበስ ችሏል።

እ.ኤ.አ በታኅሣሥ 1941 ዓ.ም. ጃፓን በሰላማዊ(Pacific) ደሴት ሐዋይ ላይ በሚገኘውና ፐርል ሀርበር በተሰኘው የአሜሪካ የባሕር ኃይል ጦር ሠፈር ላይ ጥቃት በመሠንዘሯ አሜሪካ በጃፓን ላይ ጦርነት አውጃለች። እ.ኤ.አ በ1943 ዓ.ም እና በ1945 ዓ.ም መካከል የጦርነቱ የኃይል ሚዛን ወደ ቃል ኪዳን ኃይሎች እያደላ መጣ። የቃል ኪዳን ኃይሎች በእስያና በአውሮፓ በአክሲስ ኃይሎች ላይ በአየርና በባሕር ከፍተኛ የማጥቃት እርምጃ ወስደዋል።



ምስል 1.18 በስተግራ ሠላምታ የሰጠው ቢኒቶ ሙሶሊኒ እና በስተ ቀኝ አዶልፍ ሒትለር

እ.ኤ.አ በ1944 ዓ.ም. ቢኒቶ ሙሶሊኒ ከሥልጣኑ ከተወገደ በኋላ የቃል-ኪዳን ኃይሎች አብዛኛውን የኢጣሊያን ግዛት መቆጣጠር ችለዋል። በዚያው ዓመት ምሕረት ፈረንሳይ ነፃነቷን አግኝታለች። ሩሲያም በበኩሏ የጀርመንን ዋና ከተማ በርሊንን ተቆጣጠረች። እ.ኤ.አ ሚያዝያ 30 ቀን 1945 ዓ.ም. አዶልፍ ሒትለር ራሱን በራሱ አጠፋ። ከጥቂት ቀናት በኋላ ጀርመን እጇን ስትሰጥ በአውሮፓ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ተፈጸመ። ይህንን ተከትሎ በሩቅ ምሥራቅ ጃፓንም ተሸንፏል።

እ.ኤ.አ ነሐሴ 6 እና 9 ቀን 1945 ዓ.ም. አሜሪካ ሒሮሺማ እና ናጋሣኪ በተባሉት የጃፓን ከተሞች ላይ የአቶሚክ ቦንብ ጣለች። ይህ ሁኔታ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት በእስያ መጠናቀቁን አበሠረ።

ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ያስከተላቸው ውጤቶች

- ጦርነት የሚያስከትላቸው ዋና ዋና ውጤቶች ምንድናቸው?

የቃል - ኪዳን ኃይሎች ጦርነቱን በድል ሲያጠናቅቁ የአክሲስ ኃይሎች ሽንፈትን ተከናኝበዋል። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት አስከትሏል። 50 ሚሊዮን ወታደሮች በግዳጅ ላይ እንደሞቱ ይገመታል። ብዙ ከተሞች፣ ኢንዱስትሪዎች፣ መንገዶች፣ ሐዲዶች፣ እና ድልድዮች ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል። ይህ የንብረት ውድመት ሲተመን ከሁለት ሺህ በሊዮን ዶላር በላይ እንደነበር ይገመታል።

የክለሳ ጥያቄዎች 1.3.4

ክንውን ለ

በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

ሀ. የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

- እ.ኤ.አ በ1941 ዓ.ም. አሜሪካ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የተሳተፈችው ለምን ነበረ?
- የአንደኛው የዓለም ጦርነት በዋናነት የተካሄደው አውሮፓ ውስጥ ሆኖ እያለ ለምን የዓለም ጦርነት ተብሎ ሊጠራ ቻለ?
- የአንደኛውና የሁለተኛው የዓለም ጦርነቶች በሰው ሕይወትና በንብረት ያስከተሉትን ውድመት ዘርዝሩ።
- የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ለምን ተጀመረ?
- የሁለተኛው የዓለም ጦርነትን ሂደት ግለጹ
- በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የቃል-ኪዳን ኃይሎች አሸናፊ የሆኑትን ምክንያት ግለጹ።
- ለሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጀመር ምክንያት የሆኑትን ሦስቱን ወታደራዊ መንግስታት ስም ጻፉ።

ለ. የሚከተሉትን ግለጹ።

- የጦር ቃል ኪዳን ሀገሮች
- የፋሽስት ፓርቲ
- ኢምፔሪያሊስት ኃይሎች
- የሁለትዮሽ ቃል ኪዳን
- የጦር ኃይል ግንባታ
- የቃል ኪዳን ኃይሎች
- የሦስትዮሽ ቃል ኪዳን
- የናዚ ፓርቲ

ሐ. የሚሠሩ ተግባራት

1. በአውሮፓ ካርታ ላይ የሚከተሉትን ሥፍራዎች አመልክቱ።

- አስትሪያ
- ሀንጋሪ
- ቦስኒያ
- የባልካን አካባቢ
- ሰርቢያ
- በርሊን
- ሳራዬቮ
- ፖላንድ

2. የሚከተሉትን ለዩ

- ፍራንዝ ፈርዲናንድ
- የአክሲስ ኃይሎች
- ቤኒቶ ሙሶሊኒ
- ጋቭሬሎ ፕሪንቺፕ
- አዶልፍ ሒትለር

ቅኝ አገዛዝ እንዳይስፋፋ አፍሪካውያን ያደረጉት መከላከል

- አፍሪካውያን ቅኝ አገዛዝ እንዳይስፋፋ ለመከላከል ያደረጉት ጥረት ምን ነበረ?

ተማሪዎች! ባለፈው ክፍለ ትምህርት ውስጥ የኢንዱስትሪ አብዮት ካስከተላቸው ውጤቶች አንደኛው ዝቅተኛ ዕድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ ሀገሮች በቅኝ አገዛዝ ሥር መውደቃቸው እንደነበረ ተምራችኋል። አሁን ደግሞ በ19ኛው ምዕተ ዓመት ሁለተኛ አጋማሽ ውስጥ የአፍሪካ ሕዝቦች የቅኝ አገዛዝ መስፋፋትን እንዴት እንደተከላከሉ ትማራላችሁ። ይህ የፀረ ቅኝ አገዛዝ ትግል እስከ 1914 ዓ.ም. ድረስ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ተካሂዷል።

1. የአሻንቲ ፀረ ቅኝ አገዛዝ ትግል

- ቀድሞ ገልጽ ኮስት በመባል የሚታወቀው የትኛው የምዕራብ አፍሪካ ሀገር ነው?

የአሻንቲ ሕዝብ (አሣንቲ) መኖሪያ በዛሬዎ ጋና የሚገኝ በጣም ሰፊ ግዛት ነበረ። የአሻንቲ ሕዝብ መሪዎች አሳንትሔኔ በመባል የማዕረግ ስም ይጠሩ ነበር።

እ.ኤ.አ በ1874 ዓ.ም. እንግሊዞች በምዕራብ አፍሪካ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ዳርቻ የሚገኘውን ቀጭን መሬት ያዙ። በዚህ ዓመት እንግሊዞች ወደ አሻንቲ ግዛት እየተስፋፉ ነበረ። ነገር ግን የአሻንቲ ሕዝብ ሀገሩን ከእንግሊዝ ተሰፋፊዎች ለመከላከል ቢሞክርም እ.ኤ.አ በ1896 ዓ.ም. በወራሪዎቹ ተሸንፎ ግዛቱን ተቀምቷል። እ.ኤ.አ በ1900 ዓ.ም. የአሻንቲ ሕዝብ ለነጻነቱ ከእንግሊዞች ጋር ለሁለተኛ ጊዜ በጀግንነት ተቀማቶ ተሸንፎአል። በዚያኑ ዓመት እንግሊዞች የዛሬዎ ጋና የምትገኝበትን አካባቢ በሙሉ በቅኝ አገዛዛቸው ሥር ካስገቡ በኋላ ጎልድ ኮስት(Gold coast) ብለው ሠይመውታል።

2. ሳሞራ ቱሬ

- ሳሞራ ቱሬ ማን ነው?

እ.ኤ.አ በ1870ዎቹ ዓ.ም ሳሞራ ቱሬ በምዕራብ አፍሪካ ሠፊ ግዛት መስርቶ ነበረ። የሳሞራ ቱሬ ግዛት የዛሬዎቹን የምስራቅ ሴኔጋልን ክፍል የደቡብ ምሥራቅ ማሊ እና ጊኒን አካባቢዎች ያጠቃልል ነበረ። በዚህ ወቅት ፈረንሳዮች በምዕራብ አፍሪካ ቅኝ ግዛት በማስፋፋት ላይ ይገኙ ነበረ። ነገር ግን እ.ኤ.አ በ1886/7 ዓ.ም ሳሞራ ቱሬ ከፈረንሳዮች ጋር ስምምነት ቢያደርግም ፈረንሳዮች ስምምነቱን አፍርሰው ግዛቱን በኃይል ለመንጠቅ በመሞከራቸው ሳሞራ ቱሬ በቆራጥነት ተቀማቷል።



ምስል 1.19 ሳሞራ ቱሬ

ሳሞራ ቱሬ በምዕራብ አፍሪካ ባሕር ዳርቻ ከሚገኙት ከተሞች ጋር በነበረው የንግድ ግንኙነት አማካኝነት በቂ የጦር መሣሪያ ያገኝ ነበረ። በዚህም ተጠቅሞ ከፈረንሳዮች ጋር ለሰባት

ዓመታት በጀግንነት ተቀማቷል። ሆኖም በእንግሊዝ እና በፈረንሳይ ሤራ የጦር መሣሪያ አቅርቦቱ ስለተቋረጠበት ሳሞራ ቱሬ ሊዳከም ቻለ። በመጨረሻም እ.ኤ.አ በ1898 ዓ.ም. ሳሞራ ቱሬ በፈረንሳዮች ተይዞ ወደ ጋቦን ተወስዶ ታሠረ። ከሁለት ዓመታት የእሥር ቆይታ በኋላ ሳሞራ ቱሬ በተወለደ በሰባ ዓመቱ ዓረፈ።


3. የማጂ ማጂ አመጽ

የማጂ ማጂ አመጽ የተቀሰቀሰው እ.ኤ.አ በ1905 ዓ.ም የጀርመን ቅኝ ግዛት በነበረችው በታንጋኒካ ነበረ። አመጹ የተጀመረው ቅኝ ገዢዎች የአካባቢውን ሕዝብ በጥጥ እርሻ ላይ እንዲሠሩ በማስገደዳቸው ነበረ። ነገር ግን

ሕዝቡ ለቅኝ ገዢዎች ከመታዘዝ ይልቅ በአመጽ እምቢታውን ለመግለጽ ሞክረ። እንደ ሰደድ እሳት የተቀጣጠለው የአርሶ አደሮች አመጽ የማጂ ማጂ አመጽ በመባል ይታወቃል። “ማጂ” የሚለው የሰዋሂሊ ቋንቋ ቃል ትርጉሙ ውኃ ማለት ነው። የአመጽ መሪዎች ሕዝቡ ለአመጽ ሲነሣ የማጂ ውኃ ሰውነቱ ላይ ከተረጨ የጀርመን ጥይት እንደማይገለው አሳምነውት ነበር። የአመጽ ተካፋዮች ይህንን አምነው በመቀበል ትግላቸውን እ.ኤ.አ እስከ 1907 ዓ.ም. ድረስ ቀጠሉ። ነገር ግን በመጨረሻ አመጹ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ሥር በመዋሉ ጀርመኖች አስከፊ የሆነ ቅኝ አገዛዛቸውን አስፋፍተዋል።

4. የአድዋ ጦርነት

- የአድዋ ጦርነት የተካሄደው በማንና በማን መካከል ነበር?
- የአድዋ ጦርነት መነሻው ምን ነበር?



ምስል 1.20 የአድዋ ጦርነት

እ.ኤ.ት.አ ሚያዝያ 25 ቀን 1881 ዓ.ም የውጫሌ ውል በኢጣሊያ እና በዳግማዊ አጼ ምኒልክ መካከል ተፈረመ። ውሉ በአማርኛና በኢጣሊያንኛ ቋንቋዎች የተዘጋጁ ሃያ አንቀጾች ነበሩት። ነገር ግን በኢጣሊያ ቋንቋ የተዘጋጀው ቅጂ ላይ የተጻፈው ስምምነት በአማርኛው ቅጂ ላይ የሌለ ግዴታዎችን አስገብቶ ነበር።

አንቀጽ ሦስት በኢጣሊያ ተይዞ በነበረው መረብ ምላሽ (በዛሬዋ ኤርትራ) እና በተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል መካከል ያለውን ድንበር የሚያካልል አንቀጽ ነው። ጣሊያኖች በዚህ አንቀጽ ሦስት ባለመርካ

ታቸው “ተጨማሪ ስምምነት” (Additional Convention) በተሰኘ ሌላ ውል የአጼ ምኒልክ የክብር መልክተኛ ከነበሩት ከራስ መኩንን ጋር ተፈራርመዋል። ይህ ተጨማሪ ውል ጣሊያኖች ግዛታቸውን እስከ መረብ ወንዝ ድረስ እንዲያስፋፉ ይፈቅድላቸዋል። ስለዚህም ከመረብ ወንዝ በስተ ሰሜን የሚገኘውን አካባቢ ሙሉ በሙሉ ከተቆጣጠሩ በኋላ እ.ኤ.ት.አ ታኅሣሥ 23 ቀን 1882 ዓ.ም. ይህንን ቅኝ ግዛታቸውን ኤርትራ ብለው ሠይመውታል።


በአማርኛው ቅጂ የተጻፈው የአንቀጽ 17 ስምምነት ኢትዮጵያ ከአውሮፓ መንግሥታት ጋር የውጭ ግንኙነት ለማድረግ የጣሊያንን መንግሥት እገዛ መጠቀም ትችላለች በማለት ሲገልጽ በጣሊያንኛው ቅጂ የተጻፈው ደግሞ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ማንኛውንም የውጭ ግንኙነት በኢጣሊያ መንግሥት በኩል ማድረግ አለባቸው ይላል። በጣሊያንኛ ቅጂ የተጻፈው ውል ኢትዮጵያ የኢጣሊያ ጥብቅ ግዛት እንደሆነች የሚያረጋግጥ ነው። በዚህ የተነሣ ኢትዮጵያ የኢጣሊያ ጥብቅ ግዛት መሆኗን ኢጣሊያ ለአውሮፓ ኃያላን መንግሥታት ወዲያውኑ አሳውቃለች።

ነገር ግን እ.ኤ.ት.አ በ1888 ዓ.ም. ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የውጫሌውን ውል በሙሉ ውድቅ ማድረጋቸውን ለዋና ዋና የአውሮፓ ኃያላን መንግሥታትና ለራሱ ለኢጣሊያ መንግሥትም አሳወቁ። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የሀገራቸውን ነጻነትና ክብር ከማዋረድ ጦርነትን መረጡ።

እ.ኤ.ት.አ ጥቅምት 2 ቀን 1888ዓ.ም. ከወራሪው የኢጣሊያ ጦር ጋር ለመፋለም የክተት አዋጅ በመጥራት 100,000 ሠራዊት እየመሩ ወደ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘመቱ።

እ.ኤ.ት.አ ኅዳር 28 ቀን 1888 ዓ.ም. ግንባር ቀደሙ የኢትዮጵያ ሠራዊት አምባላጌ ተራራ ላይ መሸጎ የነበረውን የጣልያንን ሠራዊት ድባቅ መታ።

እ.ኤ.ት.አ የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም. የመጨረሻው ወሳኝ ጦርነት አድዋ ላይ ተደረገ። የአድዋ ጦርነት አንድ ሙሉ ቀን የተካሄደ እና ደም ያፋሰሰ ጦርነት ነው። ኢትዮጵያውያን ተዋጊዎች በከፍተኛ ወኔና ጀግንነት ከጠላት ሠራዊት ጋር ተፋልመዋል። በጦርነቱ የኢጣሊያ ሠራዊት ሙሉ በሙሉ ተሸንፏል። ኢትዮጵያውያን የአድዋ ጦርነት ባለድል ሆነዋል። ከጠቅላላው ሃያ ሺህ የኢጣሊያ ሠራዊት አንድ ሦስተኛ የሚሆነው በጦርነቱ ላይ ሲደመሰስ ሁለት ሺህ ወታደሮች ተማርከው አንድ ሺህ አምስት መቶ የሚሆኑት ደግሞ ቁስለኛ ሆነዋል። በኢትዮጵያውያን በኩል ከአንድ መቶ ሺህ ሠራዊት ውስጥ ሰባት ሺህ ያህል ተሰውቷል። የአድዋ ጦርነት የተጠናቀቀው በኢትዮጵያውያን ድል አድራጊነት ነው። ጣልያኖች የትግራይን መሬት ሙሉ በሙሉ ለቅቀው ከወጡ በኋላ በቅኝ ግዛታቸው ኤርትራ ውስጥ ተወሰነው ተቀመጡ። የአድዋ ድል ኢጣሊያ የቀረውን የኢትዮጵያን ክፍል በቅኝ ግዛቷ ሥር ለማስገባት የነበራትን ዕቅድ ውድቅ አድርጓል። በተጨማሪም ኢትዮጵያውያን ዘመናዊ የጦር መሣሪያ የታጠቀውን የኢጣሊያ ሠራዊት ድል በማድረጋቸው አፍሪካውያን ወንድሞቻቸው ለነጻነት የሚያደርጉት ፀረ ቅኝ አገዛዝ ትግል የበለጠ እንዲጠናከር አስተዋጽኦ አድርጓል።



ምሥል 1.21 በቅኝ አገዛዝ ሥር የነበሩ የአፍሪካ ሀገራት

የአፍሪካውያን ፀረ ቅኝ አገዛዝ ትግል

- የቅኝ አገዛዝን መስፋፋት በመቃወምና የቅኝ አገዛዝን አስተዳደር በመታገል መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው?

የቅኝ አገዛዝን በመቃወም የተደረገው የአፍሪካውያን ትግል እያደገ የመጣው ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ነው። ቅኝ አገዛዝን ለማስወገድ አፍሪካውያን የተለያዩ የትግል ስልቶችን ተጠቅመዋል። በኬንያ የወጣት ኩኩዩ ማኅበር በግብጽ የዋናዲስት ፓርቲ፣ በቱኒዝያ የኔዎ- ዳትሱር ፓርቲና በደቡባዊ አፍሪካ የአፍሪካ ብሔራዊ ሸንጎ (ANC) ፓርቲ ፀረ ቅኝ አገዛዝ ትግል ለማድረግ ተቋቁመዋል።

1. ኩኩዩ

ኩኩዩ በኬንያ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ካላቸው ሕዝቦች መካከል አንደኛው ነው። የኩኩዩ የወጣት ማኅበር የተቋቋመው በከተሞች በሚኖሩና የነጮች ንብረት በሆኑት የእርሻ መሬቶች ላይ ተቀጥረው በሚሠሩ አፍሪካውያን ነው። የእንግሊዝ ሠፋሪዎች በኬንያ የኩኩዩ ሕዝብ ንብረት የነበረውን ለም መሬት በኃይል ነጥቀው በመውሰዳቸው በኩኩዩ ሕዝብና በቅኝ ገዢዎች እንግሊዝ መካከል ጠላትነት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል።


እ.ኤ.አ በ1921 ዓ.ም. የእንግሊዝ ባለመሬቶች በእርሻ ሥራ የተሠማሩትን የአፍሪካውያን ክፍያ በአንድ ሦስተኛ እንዲቀንስ ማድረጋቸው የኩኩዩ ወጣት ማኅበር እንዲመሠረት ምክንያት ሆኗል።

ሐሪ ቱኩ የተባለው ወጣት የስልክ ሠራተኛ የማኅበሩ መሪ ነበረ። የማኅበሩ ዓላማ የአፍሪካውያንን መብት ማስከበርና የእንግሊዞችን ቅኝ አገዛዝ መታገል ነበረ። የማኅበሩ ትልቁ ጥያቄ የእንግሊዝ ቅኝ ገዢዎች ከሕዝቡ በኃይል ነጥቀው የወሰዱትን ለም መሬት ማስመለስ ነበረ። ነገር ግን የእንግሊዝ ቅኝ ገዢዎች በማኅበሩ አባላት ላይ በጣም አስከፊ እርምጃ ወሰዱ። እ.ኤ.አ በ1922 ዓ.ም. የማኅበሩ መሪ ሐሪ ቱኩ ታሠረ።

2. የአፍሪካ ብሔራዊ ሸንጎ (African National Congress- ANC)

- ለሠላሣ ዓመታት ያህል በእሥር ቤት ያሳለፉ የአፍሪካ ብሔራዊ ሸንጎ መሪ ማን ነበረ?

የካፒታሊስት ኢኮኖሚ ቀድሞ ያደገው ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ይልቅ በደቡብ አፍሪካ ነበረ። ይህ ሁኔታ ፀረ-ቅኝ አገዛዝ ትግል ለመምራትና ለማስተባበር የሚችል የፖለቲካ ፓርቲ በደቡብ አፍሪካ ለማቋቋም አስችሏል።



ምስል 1.22 ኔልሰን ማንዶላ

ቅኝ ገዢዎች በደቡብ አፍሪካ የዘር መድልዎ መፈጸም፣ ጥቂቶች ብዙኃኑን በበላይነት መገዛት እንዲሁም ጥቂቶች በነጮች እንዲበዘበዙ የሚያስገድድ ሥርዓት መሥርተው ነበር።

የአፍሪካ ብሔራዊ ሸንጎ (A.N.C) የተመሠረተው እ.ኤ.አ በ1912 ዓ.ም. ነበር። ይህ ሸንጎ በአፍሪካ በመጀመሪያ የተመሠረተ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። የፓርቲው አባላት በደቡብ አፍሪካ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የመጡ አፍሪካውያን ናቸው። የፓርቲው ራዕይና ግብ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለሥራ የመጡ የሌሎችና የስዋዚላንድ ዜጎችን አስተሳሰብ ኤ.ኤን.ሲ ሊለውጥ ችሏል። እነዚህ ሠራተኞች ሀገራቸው ሲመለሱ ለዲሞክራሲያዊ መብቶችና ለነጻነት ተደራጅቶ የመታገልን ልምድ አስፋፍተዋል።

3. ዋፍድ

ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ግብጻውያን በእንግሊዞች ላይ ያነጣጠረ ጠንካራ ፀረ-ቅኝ አገዛዝ ተቃውሞና ትግል ጀመሩ። ይህ የትግል ሂደት ዋፍድ ለተባለ ብሔረተኛ ፓርቲ መመሥረት ምክንያት ሆኗል። ዋፍድ የሚለው ቃል ትርጓሜው መልዕክተኞች ማለት ነው። ፓርቲው ለግብጽ ፍፁማዊ ነጻነት መታገል ጀመረ። ከፓርቲው መሪዎች አንዱ ዛግሉል ፓሻ በመባል ይታወቃል። በሸርሴይልስ ከተማ በሚካሄደው ስብሰባ የግብጽን የነጻነት ጥያቄ ለማቅረብ ዛግሉል ፓሻ ከመልዕክተኞች ጋር ተገዞ ነበረ። ነገር ግን እንግሊዞች ዛግሉል ፓሻን ሜዲትራኒያን ባሕር ላይ ወደምትገኘው የማልታ ደሴት በግዞት ወስደውታል።

እ.ኤ.አ በ1922 ዓ.ም. የግብጽ የነጻነት ጥያቄ ምላሽ ቢያገኝም የእንግሊዝ ወታደሮች እስከ 1956 ዓ.ም. ድረስ የግብጽን ምድር ለቀው አልወጡም። እ.ኤ.አ በ1923 ዓ.ም. የተመሠረተው የዋፍድ ፓርቲ ለግብጽ ነጻነት የተጀመረውንም ትግል አጠናክሮ ቀጥሏል።

4. ኔዎ ዳትሱር

ኔዎ ዳትሱር እ.ኤ.አ በ1934 ዓ.ም. በሐቢብ ቡርጊባ ቱኒዚያን ከፈረንሳይ ቅኝ አገዛዝ ነጻ ለማውጣት የተመሠረተ ፓርቲ ነው። ዳትሱር ማለት የሕገ-መንግሥት ፓርቲ ማለት ነው። እ.ኤ.አ በ1956 ዓ.ም. ቱኒዚያ ነጻነቷን ስትቀዳጅ ሐቢብ ቡርጊባ የመጀመሪያው የሀገሪቷ ፕሬዚዳንት ሆነዋል።

የክለሳ ጥያቄዎች 1.3.4

ክንውን ሐ

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

1. የሚከተሉትን ለዩ።

| | | |
|------------|-------------------|----------------|
| - አሻንቲ | - ዳግማዊ ምኒሊክ | - ሐሪ ቱኩ |
| - ጎልድ ኩስት | - የአድዋ ጦርነት | - ሰዋሂሊ |
| - አሳንትሐኒ | - የአፍሪካ ብሔራዊ ሸንጎ | - የውጫሌ ውል |
| - ሳሞራ ቱሬ | - አንደኛው የዓለም ጦርነት | - አንቀጽ ሦስት |
| - ማጂ ማጂ | - ዋፍድ | - አንቀጽ አሥራ ሰባት |
| - ዛግሉል ፓሻ | - ራስ መኩንን | - መረብ ምላሽ |
| - ሐቢብ ቡርጊባ | | - ኔዎ ዳትሱር |
| - ኩኩዩ | | |

2. የሚከተሉትን ግለጹ።

- ቅኝ ግዛት
- በብዙኃኑ ላይ የጥቂቶች የበላይነት
- ጥብቅ ግዛት

3. የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

- አሻንቲዎች በጀግንነት የተዋጉት ከማን ጋር ነበረ?
- ሳሞራ ቱሬ ለትግል የተነሣበት ምክንያት ምን ነበረ?
- የማጂ ማጂ አመጽ የተነሣበትን ምክንያት ግለጹ።
- ለውጫሌ ውል መፍረስ ምክንያት የነበሩ የትኞቹ አንቀጾች ናቸው? ውጤታቸውስ ምን ነበረ?
- በሁለቱ የዓለም ጦርነቶች መካከል በአፍሪካ የታዩትን ፀረ-ቀኝ አገዛዝ የትግል ዘዴዎች አብራሩ።
- በኬንያ ኩኩዩ የወጣት ማኅበርን ለትግል ያነሳሳው ምን ነበረ?

ለ. የሚሠሩ ተግባራት

- የሚከተሉትን ቦታዎች በአፍሪካ/በኢትዮጵያ ካርታ ላይ አመልክቱ።

| | | |
|---------|-----------|------------|
| - ጋና | - ውጫሌ | - ቱኒዝያ |
| - ሴኔጋል | - አድዋ | - ደቡብ አፍሪካ |
| - ማሊ | - ኤርትራ | - ስዋዚላንድ |
| - ጊኒ | - መረብ ወንዝ | - ግብጽ |
| - ታንዛንያ | - ኬንያ | - ሌሶቶ |

ቀጠላ ቃላት

- ሳቲን:- የጥንታዊ ርማውያን ቋንቋ
- ልሳነ ምድር:- ሁለት ትላልቅ የመሬት ክፍሎችን የሚያገናኝ ጠባብ መሬት
- ሒጅራ:- እ.አ.አ በ622 ዓ.ም ነቢዩ መሐመድ ከመካ ወደ መዲና ያደረጉት ስደት
- ማንዳሪን:- የቻይናውያን ቋንቋ
- ባሕረ ሰላጤ:- አንዳንድ ጊዜ የባሕር ወሽመጥ ወይም የባሕር ሰርጥ ተብሎ ይጠራል። ጠባብ ብሎ ሁለት ሰፋፊ የመሬት አካላትን የሚያገናኝ የመሬት ክፍል ሆኖ በሁለት ጎን በውሃ የተከበበ ነው።
- ብሔረተኝነት:- ስትወልድ ሀገር ያለ ጠንካራ ስሜት
- ብዙኃንነት:- የተለያዩ የፓስቲካ ፓርቲዎች በአንድ ላይ መኖር።
- አብዮት:- ፍጹም የሆነ ሰውጥ
- አንጻራዊ መገኛ:- የአንድን አካባቢ መገኛ ዙሪያውን ከሚገኙ ቋሚ ምልክቶች አንጻር የሚገልጽ አመሳካች ነው።
- አኗኗር:- ሕዝቦች ዕለታዊ ኑሮአቸውን ለመምራት የሚያደርጉት ምጣኔ ሀብታዊ፣ ባህሳዊና ማኅበራዊ እንቅስቃሴ መገለጫ ነው።
- ኦሪት (ቶራ):- የሙሴ ሕግና ሥርዓት የተጻፈበት የመጻሕፍ ቅዱስ ክፍል።
- ኪስዋሂሲ:- በምሥራቅ አፍሪካ ሀገራት የሚነገር ቋንቋ
- ክፍለ አኅጉር:- በዓለማችን ከሚገኙ አኅጉራት መካከል የተወሰነ ሥፍራ የያዘ አኅጉር ወይም የአንድ መልክድ ምድራዊ ክልልን ወይም ፖለቲካዊ ክልልን ያሳያል።
- ዓ.ዓ (ዓመተ ዓለም):- ከክርስቶስ ስደት በፊት የነበረው ዘመን አቆጣጠር።
- የተበታተነ የሕዝብ ሥርጭት:- ሕዝቦች ተራርቀውና ተበታትነው መኖራቸውን ያመለክታል።
- የተጠጋጋ የሕዝብ ሥርጭት:- ሕዝቦች በውስን ሥፍራ በጣም ተቀራርበው በከፍተኛ ቁጥር መኖራቸውን ያሳያል።
- የአንፋሎት ኃይል:- ውኃን በማፍላት የሚገኝ ኃይል
- ፓትሪሺያኖች:- በጥንታዊ ርማውያን መሳፍንቶች

ማጠቃለያ

- ከመሬት ውጪያዊ አካል ሃያ ዘጠኝ በመቶ የሚሆነው በአኅጉሮችና በደሴቶች የተሸፈነ ነው።
- በዓለም ላይ ሰባት አኅጉሮች አሉ። እነርሱም እስያ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ አፍሪካ፣ ደቡብ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ አውስትራሊያ እና አንታርክቲካ ናቸው።
- በጣም ሞቃትና በጣም ቀዝቃዛ የሆኑት አካባቢዎች የተበታተነ የሕዝብ ሥርጭት አላቸው።
- የተጠጋጋ የሕዝብ ሥርጭት ያላቸው አካባቢዎች ከአንድ ስኩዌር ሜትር በማይበልጥ ቦታ በጣም ብዙ ሕዝብ የሠፈረባቸው አካባቢዎች ናቸው።
- የሕዝብ ሥርጭትን የሚወስኑት ተፈጥሮአዊና ማኅበራዊ ምክንያቶች ናቸው።
- የዓለም ሕዝብ አኗኗር በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በንግድና በአገልግሎት ዘርፎች የተመሠረተ ነው።
- በዓለም በጣም ብዙ ተናጋሪ ያላቸው ቋንቋዎች ይገኛሉ። ማንዳሪን፣ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ አረብኛ እና ስፓኒሽ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። እንግሊዝኛና ፈረንሳይኛ ዓለም አቀፍ መግባቢያ ናቸው። የስፓኒሽ ቋንቋ በደቡብ እና በማዕከላዊ አሜሪካ በስፋት ይነገራል።
- ከጥንታዊ የዓለም ሥልጣኔዎች የግሪክ፣ የሮም፣ የቻይና፣ የፐርሺያና የኢንዱስ ሥልጣኔዎች እጅግ በጣም አስደናቂ ቅርሶች አሏቸው።
- ከዓለማችን ልዩ ልዩ ሃይማኖቶች ክርስትና፣ እስልምና፣ ይሁዲ፣ ቡዲሂዝም፣ ሒንዱይዝምና ሺንቶይዝም ብዙ ተከታዮች አሏቸው።
- በዓለም ላይ የሕዝቦች ሥርጭት ያልተመጣጠነ ነው። ለምሳሌ ሕንድ፣ ቻይና እና የናይል ሸለቆ በጣም የተጠጋጋ ሕዝብ የሚኖርባቸው አካባቢዎች ናቸው። በሌላ በኩል እጅግ በጣም ቀዝቃዛ እና በጣም ሞቃት በረሃዎች የተበታተነ የሕዝብ ጥግግት አላቸው። የሕዝብ ሥርጭትን በዋናነት የሚቆጣጠሩት መልክአ-ምድራዊ አቀማመጥና ማኅበራዊ ምክንያቶች ናቸው። በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች የተለያዩ የአኗኗር ዘይቤ አላቸው።
- የኢንዱስትሪ አብዮት የተጀመረው በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ነው። የኢንዱስትሪ አብዮት ምንም እንኳን መልካም ውጤት ቢያመጣም ቅኝ አገዛዝን፣ የአንደኛውንና የሁለተኛውን የዓለም ጦርነቶች አስከትሏል። በሁለተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ደረጃ ወቅት አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች በቅኝ አገዛዝ ሥር ወድቀዋል። የአፍሪካውያን ፀረ-ቅኝ አገዛዝ ከመሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ዋናዲስትና ኒዎ ዳትሱር በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ።

የምዕራፍ አንድ

የክስሳ ጥያቄዎች

ሀ. የሚከተሉትን ዐረፍተ ነገሮች «አውነት» ወይም «ሐሰት» በማስት መልሱ።

1. በተጓዳኝ መስመሮችና በሜሪዲያኖች የሚገለፀው የቦታዎች መገኛ አንፃራዊ መገኛ ነው።
2. የተበታተነ የሕዝብ ስርጭት ያላቸው አካባቢዎች ጥሩ ምሳሌ የአርክቲክ አካባቢ ነው።
3. ፓለቲካዊ አደረጃጀቶችና ምጣኔ ሀብታዊ የዕድገት ደረጃ የሕዝብ ስርጭት ዋነኛ ተፈጥሮአዊ ምክንያቶች ናቸው።
4. ጥሬ ዕቃዎችን ወደ ያለቀላቸው የፍጆታ ሸቀጥነት የመለወጥ ሥራ የፋብሪካ ወይም የኢንዱስትሪ ሥራ ይባላል።
5. የመሬት ሰፊው አካል በውሃ የተሸፈነ ነው።

ለ. አዛምዳ

በ "ሀ" ረድፍ የተዘረዘሩትን በ "ለ" ረድፍ ከቀረቡት ጋር አዛምዱ።

"ሀ"

"ለ"

1. ዳግማዊ ምኒልክ
2. ሳሞራ ቱሬ
3. ሐቢብ ቡርጊባ
4. ጋቭሬሎ ፕሪንፔፕ
5. ቤኒቶ ሞሶሎኒ
6. አዶልፍ ሂትለር

- ሀ) በጀርመን ላይ የተካሄደውን አመጽ የመራ
- ለ) በእንግሊዝ ላይ የተካሄደውን አመጽ የመራ
- ሐ) በጣሊያን ላይ የተካሄደውን ጦርነት የመሩ
- መ) በፈረንሳይ ላይ የተካሄደውን አመጽ የመራ
- ሠ) የናዚ ፓርቲ መሪ
- ረ) የፋሽስት ፓርቲ መሪ
- ሰ) የቴኒዚያ አመጽ መሪ
- ሸ) የግብጽ አመጽ መሪ
- ቀ) በስፔን የተካሄደ አመጽ የመራ
- በ) የአውስትሪያን ልዑል የገደለ

ሐ.ምርጫ

ለእያንዳንዱ ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ ከተሰጡት አማራጮች ምረጡ።

1. የሕዝብ ክምችት ከፍተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች አጣዳፊና ዋነኛ ችግር ያልሆነው።
 - ሀ. የምግብ ሰብል እጥረት
 - ለ. የመኖሪያ ቤትና የእርሻ ቦታ እጥረት
 - ሐ. የአካባቢ ንጽሕና ጉድለት
 - መ. የሃይማኖት ግጭት
2. በዓለም ትልቁ አኅጉር
 - ሀ. አፍሪካ
 - ለ. ሰሜን አሜሪካ
 - ሐ. ደቡብ አሜሪካ
 - መ. እስያ

- 3. ኢንዱስትሪ የሚኖሩት በ _____ ነው።
 - ሀ. ሩቅ ምሥራቅ ሀገሮች
 - ለ. በአንታርክቲካ አካባቢ
 - ሐ. ሰሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓና እስያ አካባቢዎች
 - መ. በደቡባዊ አፍሪካ
- 4. ከሚከተሉት አንዱ የሕዝብ ሥርጭትን የሚወስን ተፈጥሮአዊ ምክንያት አይደለም።
 - ሀ. የምጣኔ ሀብታዊ የዕድገት ደረጃ
 - ለ. የአየር ንብረት
 - ሐ. የአፈርና የእፅዋት ሀብት
 - መ. የመሬት አቀማመጥ
- 5. በዓለም ዝቅተኛ ሥፍራ የሚገኝበት አካባቢ _____ ይባላል።
 - ሀ. የኮባር ረባዳማ አካባቢ
 - ለ. ሙት ባሕር
 - ሐ. የጋንጀስ ሸለቆ
 - መ. የአልጊታር ረባዳማ አካባቢ
- 6. ከሚከተሉት አንዱ እጅግ በጣም የተበታተነ የሕዝብ ሥርጭት ያለው አካባቢ ነው።
 - ሀ. የናይል ሸለቆ
 - ለ. ጃፓንና ሕንድ
 - ሐ. የሐሩር በረሃማ አካባቢዎች
 - መ. ቻይናና ባንግላዴሽ
- 7. በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች የአብዛኛው ሕዝብ ኑሮ የተመሠረተው _____ ነው።
 - ሀ. በኢንዱስትሪ
 - ለ. በእርሻ
 - ሐ. በቱሪዝም
 - መ. በንግድ
- 8. በአፍሪካ የመጀመሪያው የፖለቲካ ፓርቲ የተቋቋመው በ _____ ነው።
 - ሀ. ኬንያ
 - ለ. ደቡብ አፍሪካ
 - ሐ. ቱኒዲያ
 - መ. ግብጽ

መ. የሚከተሉትን ባዶ ቦታዎች በተገቢ ቃላት ወይም ሐረጎች ሙሉ።

- 1. በታንጋኒካ በቅኝ ገዢዎች ላይ የተነሣው አመጽ _____ ይባላል።
- 2. በጀርመን የናዚ ፓርቲ መሪ የነበረው _____ ይባላል።
- 3. በአፍሪካ ትልቁና ሞቃታማው በረሃ _____ ነው።
- 4. የሕዝቦችን የአኗኗር ሁኔታ የሚወስኑት _____ ፣ _____ ናቸው።
- 5. ከምሥራቅ እስያ በከፍተኛ የሕዝብ ክምችት የሚታወቁት ሀገሮች _____ እና _____ ናቸው።

ሠ. ሰሚከተሉት ጥያቄዎች እጭር መልስ ስጡ።

- 1. የጥንታዊ ቻይና ሥልጣኔ ለዓለም ያበረከተውን አስተዋጽኦ ዘርዝሩ።
- 2. በአማርኛና በኢጣሊያ ቋንቋዎች በተዘጋጁት የውጫሌ ውል ቅጂዎች መካከል የነበረውን ልዩነት ግለጹ።
- 3. በቀዝቃዛው በረሃ አካባቢ የሕዝቦች ዋነኛ መተዳደሪያ ምንና ምን ናቸው?
- 4. የኢንዱስትሪ አብዮት ያስከተለውን ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ ዘርዝሩ።

ፍተሻ

የምታውቋቸውን ክንውኖች በመለየት በእያንዳንዱ ሳጥን ውስጥ ይህንን (✓) ምልክት አኑሩ።

- 1. የሰባቱን አኅጉራት ካርታ እሠራለሁ።
- 2. የአኅጉራትን አንጻራዊ መገኛ እገልጻለሁ።
- 3. የዓለም አኅጉራት ቆዳ ስፋት አወዳድራለሁ።
- 4. የዓለም ከፍተኛና ዝቅተኛ ቦታዎችን እለያለሁ።
- 5. የዓለም ታላላቅ ሐይቆችና ወንዞችን እለያለሁ።
- 6. በዓለም የሚነገሩ ዋና ዋና ቋንቋዎችን እገልጻለሁ።
- 7. ዋና ዋና የዓለም ቋንቋዎች መገኛን በካርታ ላይ አመለክታለሁ።
- 8. ጥንታዊ የዓለም ሥልጣኔዎች ያበረከቱትን አስተዋጽኦ እገልጻለሁ።
- 9. ጥንታዊ የዓለም ስልጣኔዎች ያበረከቱትን አስተዋጽኦ አደንቃለሁ።
- 10. የዓለም ዋና ዋና ሃይማኖቶችን ሥርጭት እገልጻለሁ።
- 11. የሌሎች ሃይማኖቶችን እኩልነት እገልጻለሁ።
- 12. ሕዝብ በጣም ተጠጋግቶና ተበታትኖ የሚኖርባቸውን የዓለም አካባቢዎች እለያለሁ።
- 13. የዓለም የሕዝብ ሥርጭት የተለያየበትን ምክንያት እለያለሁ።
- 14. በዓለም ላይ የሚገኙትን የተለያዩ የአኗኗር ዘይቤዎች አደንቃለሁ።
- 15. አኗኗራችንን ከሌሎች ሕዝቦች አኗኗር ጋር አነጻጽራለሁ።
- 16. የእስልምና ይማኖት አመጣጥን መጥቀስ እችላለሁ።
- 17. የክርስትና ሃይማኖት አነሳስና ዕድገትን በአጭሩ ማስቀመጥ እችላለሁ።
- 18. በዓለም ላይ ከፍተኛ (የተጠጋጋ) እና ዝቅተኛ (የተበታተኑ) የሕዝብ ክምችት ያላቸውን ቦታዎች መለየት እችላለሁ።

ምዕራፍ ሁለት

ገጽ ምድርን የሚሰውጡ ኃይሎች

ከምዕራፍ የሚጠበቁ አጠቃላይ ውጤቶች

ተማሪዎች የዚህን ምዕራፍ ይዘቶች ተምራችሁ ካጠናቀቃችሁ በኋላ፡-

- የመሬትን ገጽ የሚለውጡ ኃይሎችንና የሚያስከትሉትን ተጽእኖዎች ትገልጻላችሁ።
- በካርታ ላይ ርቀትንና ስፋትን ትለካላችሁ።

2.1 የመሬት ውጫዊ ኃይሎችና በሰው ልጅ አኗኗር ላይ የሚያስከትሉት ለውጥ

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት፡-

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ

- የመሬት ገጽታን የሚለውጡ ውጫዊ ኃይሎችን ትገልጻላችሁ።
- ሽርሽራና ደለል በመሬት ገጽ ላይ የሚያሳድሩትን ተጽእኖ ትለያላችሁ።

ቀልፍ ቃላት

- ↪ ሽርሽራ
- ↪ ክምችት
- ↪ ደለል

◆ የመሬት ወሰል ገጽታን የሚሰውጡ ውጫዊ ኃይሎች

- የመሬት ወሰል ገጽታን የሚሰውጡ ውጫዊ ኃይሎችን ዘርዘሩ።
- በግጥጦሽ፣ ፍርፈራ፣ ሽርሽራና ክምችት መካከል ያለውን ስንድነትና ልዩነት አብራሩ።

ሽርሽራና ክምችት የመሬትን ገጽ የሚያስተካክሉ ወይንም የሚለውጡ ውጫዊ ኃይሎች ናቸው። ይሁን እንጂ ግጥጦሽ (Denudation) እና የድንጋይ ፍርፈራም (weathering) የመሬትን ገጽ ከመለወጥ አንጻር ጉልህ ተጽእኖ አላቸው።

ውጪያዊ ኃይሎች ሦስት ዓይነት ሂደቶችን ያከናውናሉ።

ገጥጦሽ (Denudation)

ይህ እንቅስቃሴ የመሬትን ወለል ዝቅ የማድረግ ወይም የማስተካከል እንቅስቃሴ ነው። የግጥጦሽ እንቅስቃሴ ፍርፈራንና ሽርሽራን ያጠቃልላል። ፍርፈራ አለቶችን ቀስ በቀስ የመሰባበርና ወደ ትናንሽ አካላት የመቀየር ሂደት ነው። ፍርፈራ በሁለት ይከፈላል።

1. የአለቶች መሰባበር (Physical weathering)

የአለቶች መሰባበር አንዳንድ ጊዜ ሜካኒካዊ ፍርፈራ ይባላል። የአለቶች መሰባበር ማለት ተፈጥሮአዊ አለቶችን ወደ ደቃቅ አካልነት የመቀየር እንቅስቃሴ ነው። አለቶች ለሙቀትና ለቅዝቃዜ ሲጋለጡ መሰነጣጠቅና መሰባበር ይጀምራሉ። የዛፍ ሥሮች በአለቶች ስንጥቅ ጠልቀው በመግባት ስንጥቆቹን የበለጠ ያሰፏቸዋል። ቀዝቃዛ የአየር ንብረት ባለበት አካባቢ በስንጥቆቹ መካከል ውኃ ይገባል። ውኃው በቅዝቃዜ ምክንያት ወደ በረዶነት ስለሚቀየር አለቶቹን በማሳበጥ፣ በመሰነጣጠቅ፣ በመሰባበር ወደ ደቃቅ አካልነት ይለውጣቸዋል።

2. ኬሚካላዊ ፍርፈራ (Chemical weathering)

ኬሚካላዊ ፍርፈራ የአለቶችን ይዘት የሚለውጡ በርካታ እንቅስቃሴዎችን ያካትታል። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ጎልተው የሚታዩት ሙቀትና እርጥብ በአለበት ሥፍራ ነው። ቀዝቃዛና ደረቅ የአየር ንብረት በሚፈራረቅባቸው አካባቢዎች እንቅስቃሴዎቹ በጣም አዝጋሚዎች ናቸው። ከእንቅስቃሴዎቹ በጣም የተለመደው ውክሰዳ (Oxidation) ነው። የመዳብና የብረት ዝገት የውክሰዳ ውጤት ነው። ውክሰዳ ማለት የአክስጂንና የማዕድናት መዋሐድ ማለት ነው። በሌላ በኩል በዝናብ ውስጥ የሚገኙ ደካማ አሲዶች እንደ ኖራ ድንጋይ ያሉትን አለቶች ያሟሟል። ይህ እንቅስቃሴ ወይም ሂደት ክሰላ(Carbonation) ይባላል።



ውኃ ከካርቦንዳይኦክሳይድ ጋር ሲደባለቅ →ካርቦኒክ አሲድ→የኖራ ድንጋይ በሟሟትና በመሽርሽር ዋሻ ይፈጥራል። ለምሳሌ የሶፍ ዑመር ዋሻ ባሌ ዞን ውስጥ የሚገኘው በወይብ ወንዝ አማካይነት የተፈጠረ ዋሻ ነው።

የዝናብ ውኃ መሬት ውስጥ እየሰረገ የሚፈጥራቸው የመሬት ውስጥ ወንዞችም ከመሬት ሥር የሚገኘውን የኖራ ድንጋይ በማሟሟት በሂደት የመሬት ውስጥ መተላለፊያዎችንና ዋሻዎችን ይፈጥራሉ። ዋሻዎቹም በተራቸው ስርግርጌ (Stalactite)፣ ጉልት ካልሲት (Stalagmite)፣ ዓምዶች (Pillars) የመሳሰሉትን አካላት ይፈጥራሉ። (ምስል 2.1 ን ተመልከቱ)።

- **ስርግርጌ (Stalactite)**:- የሚባሉት ከዋሻዎቹ ጣራ ላይ ቁልቁል የሚንጠለጠሉ የኖራ ድንጋይ አካላት ናቸው።
- **ጉልት ካልሲት (Stalagmites)**:- የሚባሉት ከዋሻዎቹ ወለል በመጀመር ቀስ በቀስ ወደላይ እየተቆሰሉ ሄደው በመጨረሻም የኖራ ድንጋይ ዓምድ የሚፈጥሩ አካላት ናቸው።
- **ዓምዶች (Pillars)**:- እነዚህ ደግሞ ዋሻዎቹ ውስጥ ስርግርጌ እና ጉልት ካልሲቶች ሲገናኙ የሚፈጥሯቸው የኖራ ድንጋይ ምስሶዎች ናቸው።

2. ሽርሽራ (Erosion)

- ሽርሽራ ምንድን ነው?
- የሽርሽራ ዓይነቶችን ዘርዘረ::
- በትምህርት ቤታችሁ ወይም በመኖሪያ ስካላዎቻችሁ በቅርብ ጊዜ ስላዎቻችሁት የተሸረሸረ መሬት ሁኔታ ግለጹ::
- ስለ ሽርሽራ ምክንያቶች አስተያየት ስጡ፤ የተሸረሸረው አፈርም ወዳት እንደሚሄድ ግለጹ::

የተሰባበሩ አለቶች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በፍሰተ ገጽ (running Water)፣ በበረዶ፣ በንፋስና በውቅያኖስ ሞገድ ተጠርገው ወይም ታጥበው የሚወሰዱበት ሂደት ሽርሽራ ይባላል። ውኃ በመሬት ወለል ላይ የጎርፍ መውረጃ ሰዮችን ይፈጥራል። ሰዮቹ ጥልቀትና ስፋት እያገኙ ሲሄዱ ከተራ ጎርፍ መውረጃነት አልፈው ትላልቅ ወንዞች ይሆናሉ።

በንፋስ ኃይል እየተወሰደ በሌላ ቦታ የሚከማች የደቃቅ አሽዋ ክምችት(Loess) ሌላኛው የሽርሽራ ውጤት ነው። በንፋስ ኃይል እየተገፋ የተወሰደው አሽዋ ብዙ ርቀት ተገዞ በሌላ ቦታ አዲስ አፈር ወይንም አዲስ የአሽዋ ክምችት ይፈጥራል።

ለምሳሌ በቅርቡ ከሰሐራ በረሃ በንፋስ ሞገድየተወሰደ አሽዋ የአትላንቲክ ውቅያኖስን አቋርጦ በደቡብ አሜሪካ አማዞን ተፋሰስ ውስጥ አዲስ ለም አፈር መፍጠሩ በምርምር ተደርሶበታል። በተጨማሪ በየዓመቱ ከጎቢ በረሃ (Mongolia) በንፋስ ኃይል ግፊት ወደ ምሥራቅ አቅጣጫ የሚወስደው አፈር ሰሜናዊ የቻይና ሜዳማ አካባቢዎች ሲደርስ ለእርሻ ሥራ ምቹና ጤናማ ተፋሰስ ይፈጥራል። ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት ከተራራ ላይ በዝግታ የሚንሸራተት ግግር በረዶ (Glaciers) በካናዳ፣ በምዕራብ አውሮፓ እና በሩስያ መሬቱን ሲያርስና ገጸምድሩን (Land Shape) ሲለውጥ ቆይቷል። በዚህ የተነሣ በአካባቢው ስለ አፈር የያዘ ገጸምድር ተፈጥሯል። የአካባቢውን ሥርዓተ-መትርብ (Drainage System) አዛብቷል።

በባሕር ጠረፋማ አካባቢዎች ደግሞ ቀላይ ሞገድና፣ ማዕበላዊ ሞገድ የመሳሰሉት አዳዲስ ገጸምድሮችን ከመፍጠራቸውም በላይ የሰውን ልጅ የአኗኗር ሥርዓት የተለያየ ያደርጋሉ።


- የሽርሽራን ምንነት ለመረዳት ከዚህ በታች የቀረቡትን ምስሎች በደንብ ማጤን ያስፈልጋል።





ምሥል 2.1 በርግርግ እና ጉልት ካልሲት




ምሥል 2.2 የቦይ ሽርሽራ (Gully Erosion)



ምሥል 2.3 ወጥነት ያለው የሠፊ አካባቢ ሽርሽራ (Sheet Erosion)



ምሥል 2.4 የንፋስ ሽርሽራ




ምሥል 2.5 የበረዶ ክምችት ሽርሽራ

3. ክምችት (Deposition)

- ክምችት ምንድን ነው?
- በሽርሽራና በክምችት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?


ክምችት የፍርፈራና የሽርሽራ የመጨረሻ ውጤት ነው። የተሰባበሩ አለቶች፣ አሸዋና አፈር በውኃ፣ በንፋስ፣ በበረዶ፣ በውቅያኖስ ሞገድ እና በስበት ኃይል ከአንድ ቦታ ወደሌላ ቦታ ተንጉዘው በአንድ ቦታ ላይ በተለያዩ መንገዶች ይከማቻሉ። ለምሳሌ የስበት ኃይል ቅጽበታዊ የሆነ ግዝፈተ-ንደት (Mass Movement) ያስከትላል። በዚህ ጊዜ የመሬት መንሸራተት (Land Slide) እና የጭቃ ጎርፍ (Mud flow) ይፈጠራል። ጅረቶችና ወንዞች ዝቅተኛ ቦታ ላይ ሲደርሱ የተሸከሙትን አሸዋና ለም አፈር ያከማቻሉ። (ምስል 2.6 ተመልከቱ) የጅረቶችና የወንዞች የውኃ ብዛት መጠን፣ የፍሰት ፍጥነት ሲቀንስ የተሸከሙትን ዝቃጭ ረጅም ርቀት ማንንዝ ስለማይችሉ በየትኛውም ሥፍራ ያከማቹታል። አዲስ የተከማቸው አፈር በወንዞቹ መውረጃ ቦይ፣ ሜዳማ የባሕር ዳርቻዎች፣ በኮረብታና ተራራዎች ግርጌ አካባቢ ስተቶ ደለል (Alluvial Plains) ይፈጥራል። ትላልቅ ወንዞች ለምሳሌ እንደ ናይል፣ ሚሲሲፒ እና አማሚን የመሳሰሉት ባሉበት ቦታ ደግሞ ሰፊ ደለል(Delta) ይሠራሉ። አንዳንዴም ባሕር ውስጥ ርቀት ተገዝው ይከማቻሉ።



ምሥል 2.6 ሽርሽራና ክምችት የመሬትን ቅርጽ ይለውጣሉ።


◆ የሽርሽራ ውጤቶች

ከየብስ ክፍል አስራ አንድ በመቶ የሚሆነው ለእርሻ ሥራ ተስማሚ ነው። በየብስ ላይ አንድ ሳንቲ ሜትር ውፍረት ያለው አፈር ለማግኘት ከአንድ መቶ እስከ አራት መቶ ዓመታት ይወስዳል። ለእርሻ ሥራ አመቺ የሚሆን አፈር ለማግኘትና የአፈሩ ጥልቀት በሚፈልገው ደረጃ ለመድረስ ከ30 እስከ 120 ዓመታት ይፈጃል። ይሁን እንጂ ከብዙ ዓመታት ጀምሮ ሲከማች የቆየውን ይህን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነውን ሀብት የሰው ልጅ ያለአግባብ ያባክነዋል። ሽርሽራ የከፋና ፈጣን የሚሆነው በተለይ ዝናብ ወቅትን ጠብቆ የማይመጣና አስተማማኝ ሳይሆን ሲቀር ነው። የእጽዋት ሽፋን መመንጠር፣ ልማዳዊ አስተራረስ፣ የእርከን ያለመኖር የዝናብን ውኃ የማስቀረት (ከመፍሰስ የማዳን) አቅም ይቀንሳል። ወደ መሬት የሚሰርገው የውኃ መጠን በእጅጉ እንዲቀንስ ያደርጋል። ስለዚህም አፈሩ ለንፋስ ሽርሽራ ይጋለጣል።



ምሥል 2.7 የአፈር ሽርሽራና ውጤቶቹ

ሽርሽራ ምድረ- በዳነትን ያስከትላል። ምድረ-በዳነት ደግሞ በረሃማነት ማለት ነው። በረሃማነት ጎልቶ የሚታየው ከፊል በረሃማነት ባላቸውና የዝናብ መጠናቸው አስተማማኝ ባልሆኑ አካባቢዎች ነው።



ምሥል 2.8 የምድረ-በዳነት አደጋ የሚያሰጋቸው አካባቢዎች



ምስል 2.9 የደን ምንጠራ የበረሃማነት መስፋፋትን ያስከትላል።

ውስን ጥናት

በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አርባ በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ አካባቢ የቆዳ ስፋት በደኖች የተሸፈነ ነበር። አሁን ግን ደን የለበሰው የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት ከሁለት በመቶ አይበልጥም። የሽለቆ ተፋሰሶቿ እንዲሁም የተራራ ተዳፋቶቿ ሰፋፊና ለም የእርሻ ቦታዎች ነበሩ። ተራሮች በሙሉ በደን የተሸፈኑ ነበሩ። ብዙ ጅረቶችና ወንዞች ለመስኖ የሚያገለግል ከፍተኛ የውኃ ክምችት ነበራቸው።

የሣር ሜዳዎች ዓመቱን ሙሉ በቂ የውኃ መጠን ነበራቸው። የሕዝብ ቁጥር በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ በመምጣቱ የደኖች ለእርሻ ቦታ፣ ለመኖሪያ ቤት ግንባታና ለምግብ ማብሰያ ያለማንም ከልካይ ተመነጠሩ። አብዛኛው አካባቢ የደን ሽፋን በማጣት አቧራ የሚነፍስበት እርቃነትን የቀረባዶ ሜዳ ሆነ። ከተራራዎች ያለማቋረጥ ይፈሱ የነበሩት ምንጮች ቀስ በቀስ እየቀነሱ ደረቁ። የዝናብ መጠኑ ከመቀነሱ ሌላ የክረምቱ መግቢያ እየዘገየ መውጫው ደግሞ እየፈጠነ በመምጣቱ ድርቅና ረኃብ በየጊዜው በተደጋጋሚ የሚመጣ ክስተት ሆነ። በዚህ የተነሣ የአካባቢው ሰዎች ከአካባቢያቸውና ከቀዳያቸው ተፈናቀሉ። መሥራትና ማምረት የሚችሉ እጆች ለምግብ እርዳታ ተዘረጉ። ይህ ሁሉ ችግር የተፈጠረው የደን ሽፋን በወደመበት አካባቢ አፈሩ በከፍተኛ ሁኔታ ለሽርሽራ በመጋለጡ ነው። ስለዚህ የአካባቢያችንን ደኅንነት ለመጠበቅ የንፋስ ሽርሽራ መከላከያ ዛፎች መትከል፣ የግጦሽ ሣር ለማግኘት የመስኖ ውኃ መጠቀም፣ ድነናና ዳግም ድነና ማካሄድ በጣም ጠቃሚ ነው።

◆ የክምችት ውጤቶች

• የክምችት ውጤቶች ምን ምንድን ናቸው?

ሽርሽራ በሰው ልጆች ሕይወት ወይም የአኗኗር ሥርዓት ላይ የሚያስከትላቸውን ውጤቶች ተመልክተናል። በመቀጠል ክምችት በሰው ልጆች ሕይወት ወይም አኗኗር ላይ የሚያስከትለውን ተጽእኖ እንመለከታለን።

ሱዳንና ግብጽን በመሳሰሉ ሀገሮች የወንዝ ሽርሽራ ከከፍተኛ ቦታዎች ጠራርጎ የሚወሰደው ለም አፈር በወንዞች ዳርቻ እየተከማቸ በዚያ ያለውን ምድረ በዳ ለእርሻ ምቹ አካባቢ አድርጓል። በአንዳንድ የደቡብ ምሥራቅ እስያ ሀገራት ደግሞ በኃይለኛው ሠገር ዝናብ (Monsoon rain) የተነሣ የሚመጣውን የዝናብ ውኃ በተራራማ አካባቢዎች የሚገኙ ዛፎች ሊከላከሉት እንዲሁም ሥሮቻቸው የጎርፉን ፍጥነት ማዘግየት ስለማይችሉ ውኃው ቁልቁል እየተምዘገዘገ በመውረድ የመሬት መንሸራተት (Land Slide) ያስከትላል። በዚህም በመንደሮች፣ በሰዎችና በእንስሳት፣ በእርሻ ማሳዎችና በመንገዶች ላይ ከፍተኛ አደጋ ይከሰታል። ወንዞች በደለል ከመሞላታቸውም በላይ ተደጋጋሚና አስከፊ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ ይከሰታል።

ስምሳሌ:- በባንግላዴሽ ከሂማሊያ ተራራዎች የሚነሡ ወንዞች ከደን አልባ አካባቢዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠኑ እየጨመረ የሚሄድ ደለል ይዘው በመምጣት በወንዞቹ ታችኛው ክፍል (lower Course) ላይ ያከማቻሉ። በዚህም ምክንያት የወንዞቹ የደለል ክምችት እየጨመረ ሲሄድ የወንዞቹ መውረጃ ቦዮች ሙሉ በሙሉ ስለሚዘጉ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋን ያስከትላሉ።

የክለሳ ጥያቄዎች 2.1

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- የመሬት ወለል ገጽ ለዋጭ ኃይል ስንል ምን ማለታችን ነው?
- የሚከተሉትን ቃላት ትርጉም ስጡ። ግጥጦሽ፣ ፍርፈራ፣ ስርግርጌ፣ ጉልት ካልሲት፣ ምስሶዎች(ዓምዶች)
- የፍርፈራ ዓይነቶችን ዘርዝሩ።
- ውክስዳና ክሰላ ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው?
- የሽርሽራንና የክምችትን ምንነት እንዲሁም ውጤታቸውን አስረዱ።

ለ. የቡድን ሥራ

- በአካባቢያችሁ የሚታየውን የሽርሽራ ችግር አብራሩ።
- የሽርሽራ ችግርን ለመፍታት መወሰድ ያለባቸውን እርምጃዎች ዘርዝሩ።

ሐ. የሚሠሩ ተግባራት

- በአካባቢያችሁ ከሽርሽራ ጋር በተያያዘ የተመለከታችኋቸውን ሁኔታዎች መዘግቡ።
- የመዘገባችሁትን ለክፍል ጓደኞቻችሁ በማቅረብ ተወያዩበት።

2.2 የመሬት ገጽ ለዋጭ ውስጣዊ ኃይሎችና በሰው ልጅ አኗኗር ላይ የሚያስከትሉት ለውጥ

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት
 ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ፦

- የመሬት ገጽታን የሚለውጡ ውስጣዊ ኃይሎችን ትገልጻላችሁ።
- የመሬት ገጽታ የሚለውጡ ውስጣዊ ኃይሎች በመሬት ገጽ ላይ የሚያሳድሩትን ተጽእኖ ታስረዳላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ⇨ ቅልብሽ
- ⇨ ምቅማጥ ተራራ
- ⇨ ዝንፈት
- ⇨ የመሬት መንቀጥቀጥ
- ⇨ ገሞራ ሕጽም
- ⇨ ንቅ-ገሞራ
- ⇨ ገሞራ ትፍ
- ⇨ ገሞራዊነት

◆ የመሬት ገጽ ለዋጭ ውስጣዊ ኃይሎች


- የመሬትን ገጽ ለዋጭ ውስጣዊ ኃይሎች ምንድን ናቸው?

የመሬት ገጽ ለዋጭ ውስጣዊ ኃይሎች አንዳንድ ጊዜ ውስጠ - መሬት ለውጥ (Endogenic forces) ተብለው ይጠራሉ። የውስጣዊ ኃይሎች የጉልበት መነሻ ውስጣዊ የመሬት አካል ነው። ውስጣዊ ኃይሎች በቅርፊተ መሬት ላይ የተለያዩ መልክክ ምድሮችን ይገነባሉ። የመሬት ገጽ ለዋጭ ውስጣዊ ኃይሎች ቅልብሽ፣ ዝንፈት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም ርዕደ ምድር እና ገሞራዊነት በመባል ይታወቃሉ። የቅርፊተ መሬት ገጽ (outer crust) ከተለያዩ አለቶች የተገነባ ነው። የአለቶች ንብርብር የሚፈጥረው ጫና በቅርፊተ መሬት ላይ እንቅስቃሴ እንዲፈጠር ያደርጋል። ይህ እንቅስቃሴ አለቶች በተለያየ አቅጣጫ እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ በመሬት ገጽ ላይ የተለያየ የመልክክ ምድር ዓይነት እንዲታይ ያደርጋል።


ሀ. ቅልብሽ (Folding)

ከመሬት ውስጥ የሚመነጨው ኃይል በውጪኛው ቅርፊተ - መሬት ላይ የሚገኙትን አለቶች እንዲቀለበሱና እንዲዛነፉ ሲያደርግ በመሬት ገጽ ላይ የተቀለበሱና የተዛነፉ የተለያዩ የመሬት ቅርጾች ይፈጠራሉ።

በቅርፊተ - መሬት የውስጠኛው ክፍል ሁለት ስፍሃኖች (Plates) በተቃራኒ አቅጣጫ አንዱ ወደሌላው ሲንቀሳቀስ ይጋጫሉ። ግጭታቸው ደግሞ በመሬት ገጽ ላይ መቀልበስን ያስከትላል። ቅልብሽ በመሬት ገጽ ላይ ተራሮች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ለምሳሌ በሰሜን ምዕራብ አፍሪካ- አትላንቲክ ባሕር ዳርቻ በደቡብ ምዕራብ አፍሪካ ደግሞ ኬፕ ሬንጅ የተራራ ሰንሰለት፣ በአውሮፓ- የአልፕስ የተራራ ሰንሰለት፣ በሰሜን አሜሪካ-የሮኪ ተራራ፣ በእስያ የሂማሊያ፣ በደቡብ አሜሪካ የኤንደስ ተራራ የተፈጠሩት በቅልብሽ ነው። (ምስል 2.10ን እና ምስል 2.11ን ተመልከቱ)።



ምሥል 2.10 ማቀልበሽና ማዝነፍ



ምሥል 2.11 የቅልብሽ ዓይነቶች

ሰ. ዝንፈት (Faulting)


- ዝንፈት ምንድነው?
- የዝንፈት ምክንያቶች ምንድን ናቸው?
- በዝንፈት ምክንያት የተፈጠሩ ጥቂት የመሬት ገጾችን ጥቀሱ።

ዝንፈት የሚከሰተው የመሬት ንጥነጣዊ እንቅስቃሴ በሚፈጥረው ግፊት የተነሣ አለቶች ከተለያዩ አቅጣጫ ወደ አንድ አቅጣጫ ሲገፉ፣ አንዱ በሌላው ላይ ሲጫን ወይም አንዱ ከሌላው ሥር ገብቶ ሲገኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ አለቶች በሌላ አለቶች ላይ ወደጎን ይንሸራተታሉ።

ዝንፈት ለምቅማጥ ተራሮች(Block mountain)፣ ለስምጥ ሽለቆና ለአምባ ምድር መፈጠር ምክንያት ነው። ምቅማጥ ተራሮች የሚፈጠሩት በአብዛኛው በሁለት ትይዩ ስንጥቆች መካከል ያለው መሬት ወደ ላይ ተገፍቶ በሚመጣበት ጊዜ ነው።

የዝንፈቶች አቀማመጥ እና የኃይሉ አማቂ ኃይል ወደ ላይ እንዲነሣ የተገደደው የቅርፊተ መሬት አካል ምቅማጥ ተራሮች (Block Mountains) ተብሎ ሲጠራ ወደ ታች በመስመጥ ዝቅ የሚለው የቅርፊተ - መሬት አካል ደግሞ ስምጥ ሽለቆ (Rift valley) ይፈጥራል። ከስምጥ ሽለቆው ግራና ቀኝ የሚገኙ ያልሰመጡ የመሬት ክፍሎች ደግሞ አምባ ምድር ይፈጥራሉ። ታላቁ የምሥራቅ አፍሪካ ስምጥ ሽለቆና የኢትዮጵያ አምባ ምድሮች የተፈጠሩት በዚህ መንገድ ነው።

የምሥራቅ አፍሪካ ስምጥ ሽለቆ የዓለም ትልቁ ስምጥ ሽለቆ አካል ነው። ይህ ሽለቆ ርዝመቱ ከሶርያ እስከ ሞዛምቢክ ይደርሳል። የኢትዮጵያ ስምጥ ሽለቆ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሽለቆ አካል ሲሆን በውስጡ ንቅ እሳተ ገሞራዎች፣ በርካታ ሐይቆች፣ ፍልውሃዎች፣ ፍልቅልቆች(Fumarols) እና ፍል ጉነቶች (geysers) ወ.ዘ.ተ. ይገኛሉ።





ምሥል 2.12 ታላቁ የምሥራቅ አፍሪካ ስምጥ ሽለቆ

ሐ. ገሞራዊነት (Volcanism)

ገሞራዊነት የጠጣርነት፣ የፈሳሽነት ወይንም የጋዝነት (የአየርነት) ባሕርይ ያላቸው የማዕከለ መሬት አለቶች ወደ ቅርፊተ - መሬት እንዲገቡ የሚገደዱበትን ወይንም በቀጥታ ወደ መሬት ወለል ተገፍትረው የሚወጡበትን ሂደት በሙሉ ያመለክታል። ምንም እንኳን በማዕከለ መሬት አለቶች ከፍተኛ ሙቀት ያላቸው ቢሆንም ቅርፊተ - መሬት በሚያሳድርባቸው ከፍተኛ ግፊት ምክንያት በከፊል ጠጣርነት መልክ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ በቅልብሽና

በዝንፈት መፈጠር ሂደት ወይንም በመሬት ስፋሃኖች (Plates) ድንበር አካባቢ የመሬት የአግድም እንቅስቃሴ (Horizontal earth movement) ሲኖር በማዕከላዊ መሬት ላይ የተጫነው የግሬት መጠን ይቀንስና በከፊል ጠጣርነት መልክ የነበሩት የማዕከላዊ መሬት አለቶች ሙሉ በሙሉ በመቅለጥ ወደ ቅርፊተ - መሬት ደካማ አካባቢዎች ወይንም በቀጥታ ወደ መሬት ወለል ይወጣሉ። መሬት ወለል ላይም ከደረሱ በኋላ በመቀዝቀዝ እንደገና ወደ ጠጣር አለትነት ይቀየራሉ። የቀለጠው አለት መሬት ውስጥ ሲሆን ገሞራ ሕጽም (Magma) ሲባል መሬት ወለል ላይ የደረሰው ደግሞ ገሞራ - ትፍ (Lava) ይባላል።



ምሥል 2.13 የውጪያዊና የውስጣዊ ገሞራዊነት ባሕርያት

ውስን ጥናት

እሳተ ገሞራ

የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በሕይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ያስከትላል። በዓለማችን በተለያዩ ዘመናት አሳዛኝና አስቃቂ ጉዳት ያደረሱ ፍንዳታዎች ተከስተዋል። ለምሳሌ በ2ኛው ክፍለ ዘመን እ.አ.አ በ79 የፈነዳው የቪሱቭየስ እሳተ ገሞራ በጣሊያን የፓምፔ ከተማንና በርካታ ነዋሪዎችን አመድ ውስጥ ቀብሯል። እንዲሁም እ.አ.አ በ1875 ጃቫ አጠገብ ክራካቶ የተከሰተው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እስካሁን ድረስ በሰው ልጅ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም።

እ.አ.አ በ1894 በማርቲንክ ደሴት (ምዕራብ ኤንዲስ) በሚገኘው የፔሊ ተራራ ላይ የተከሰተው የእሳተ - ገሞራ ፍንዳታም የቅዱስ ፔር ከተማን በሚንበላበል የጋዝና የአመድ ደመና ከመሸፈኑ በላይ ለ25,000 ሰዎች ሕይወት መጥፋት ምክንያት ነበር።

እ.አ.አ በ1935 በመካከለኛው ሜክሲኮ በታሪሱ የሰብል ማሳዎች መካከል የፓርኩቲን እሳተ - ገሞራ የፈነዳው በድንገት ያለበቂ ቅድመ - ማስጠንቀቂያ ነበር። ይህ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታም ያለማቋረጥ ለአራት ዓመታት ዘልቋል። በዚህ ቆይታው 2000 ጫማ ርዝመት ያለውን ተራራ በመፍጠር አካባቢውን ሙሉ በሙሉ አመድ ውስጥ ቀብሯል።

ወሰን ጥናት

ኤርታሌ

ኤርታሌ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ንቅ እሳተ ገሞራ የሚገኝበት አካባቢ ነው። ኤርታሌ የሚለው ቃል በአፋርኛ ቋንቋ “የሚጨሰው ተራራ” ማለት ነው። ኤርታሌ በአፋር በረሃ አስደናቂና ማራኪ ውበት ያለውና ከጎብኚዎች ሕሊና በቀላሉ የማይረሳ ትዝታ የሚፈጥር ተፈጥሯዊ የጎብኚዎች መስህብ ነው። በኤርታሌ ጉብኝት ለማድረግ የሚመከረው ጊዜ ማለጻ ነው። ምክንያቱም ከረፈደ በኋላ የአካባቢው ሙቀት በጣም ስለሚጨምር ከፍታው እየጨመረ የሚሄደውን አቀበት መውጣት አስቸጋሪ ነው። ምንም እንኳን በቅርብ ከሚገኘው መንደር እስከ ኤርታሌ ያለው ርቀት ሦስት ሰዓት ያክል የሚያስኬድ ቢሆንም ሰዓቱ እየረፈደ ሲሄድ ሙቀቱን መቋቋም በጣም ከባድ ነው። በማለጻ ወደ ኤርታሌ ተራራ አናት የሚደረገው ጉዞ ልብ ይሰቅላል፣ ስሜትን ያማልላል፣ አስደናቂ እይታን ይፈጥራል። በአካባቢው የሚታዩት በርካታ ቆሬዎች (Craters) ግዙፍ የእሳተ ገሞራ ምልክት ያሳያሉ፣ ኃይለኛ ሽታ ያለው ጭስ (fumes) ይተፋሉ። ቆሬው ጠርዝ ላይ ኅብረ-ቀለማት ያለው ገሞራ ትፍና አመድ ሲወጣ ይታያል። በተለይ በምሽት ሰዓት በኤርታሌ ዋድያት (Caldera) ባለ ቀይ ቀለም ገሞራ ትፍ ሲፍለቀለቅ ማየት ልዩ ትንግርት ይፈጥራል። በተለይ ደግሞ ኤርታሌ ንቁ እሳተ-ገሞራ መሆኑና በሁሉም ቦታ የማይገኝ መሆኑ ሲታሰብ ልዩ የደስታ ስሜት ይፈጥራል።



ምሳሌ 2.14 ኤርታሌ

መ) የመሬት መንቀጥቀጥ (Earth quake)

- የመሬት መንቀጥቀጥ ምንድን ነው?
- የመሬት መንቀጥቀጥ ሲያስከትል ስለሚከሰው ወጤት አብራራ።

የመሬት መንቀጥቀጥ የሚከሰተው ሁለት ሰፍሃኖች (Plates) በተቃራኒ አቅጣጫዎች ለመንቀሳቀስ የሚሞክሩበት ቦታ ላይ ነው። በሰፍሃኖች ግጭት ምክንያት የሚከሰተው ሰበቃ (Friction) እንቅስቃሴያችውን

ሲገታው ግፊት (Pressure) ይፈጥራል። በመጨረሻም በድንገተኛ የመሬት የአግድሞ እንቅስቃሴ (Horizontal earth movement) የተነሳ ቀደም ብሎ የተፈጠረው ግፊት ወደ ቅርፊተ መሬት ወለል ሲወጣ መሬት ላይ የሚደርሰው ንዝረትና መናጋት የመሬት መንቀጥቀጥ ይባላል። የግፊት መጀመሪያ ነጥብ የመሬት መንቀጥቀጥ መነሻ (Focus) ሲባል በቀጥታ ከአናት ላይ (የመሬት ወለል አካባቢ) የሚገኘውና ከፍተኛ ንዝረት የሚከሰትበት ነጥብ ደግሞ እንቅጥፍጣፍ (Epicenter) ይባላል። የንዝረት ሞገድ ከመሬት መንቀጥቀጥ መነሻ ጀምሮ በሁሉም አቅጣጫዎች ይሠራጫል።

የመሬት መንቀጥቀጥ መጠንና ጥንካሬ የሚለካው በሬክተር መለኪያ ነው።

◆ ውስጣዊ ኃይሎች በሰው ልጆች እናኗር ላይ የሚያሳድሩት ተጽእኖ

የመሬት መንቀጥቀጥ ከሌሎች የተፈጥሮ አደጋዎች በበለጠ የሕይወት ጥፋትና የአካል ጉዳት እንዲሁም የንብረት ውድመት ያስከትላል። በዓለማችን በየዓመቱ ቢያንስ ሁለት ትላልቅ የመሬት መንቀጥቀጥ ይከሰታል። በተመሳሳይም በሺ የሚቆጠር ዝቅተኛ የመንቀጥቀጥ መጠን ዓለማችንን ያናውጣል። በአብዛኛው የመሬት መንቀጥቀጥ ከፍተኛ ውድመት የሚያደርሰው እንቅጥፍጣፍ (Epicenter) ባለበት አካባቢ ነው። ከፍተኛ የሕዝብ ጥግግት ባለበትና መኖሪያ ቤቶች ተጠጋግተው በተሠሩበት አካባቢ የመሬት መንቀጥቀጥ ውድመት አደገኛ ነው።

የእሳተገሞራ ፍንዳታ ውጤቶች

የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እጅግ አስከፊ ውጤቶችን ያስከትላል። የአደጋው መጠንና ስፋት የተለያየ ቢሆንም በዓለማችን ዘግናኝና መጠነ ሰፊ ችግሮች ታይተዋል። ለምሳሌ እ.ኤ.አ በግንቦት 18 ቀን 1972 ዓ.ም. በተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች በተለይ በዋሽንግተን የአስተዳደር ክልል ሴንት ሄለንስ ተብሎ በሚጠራው ተራራ ላይ የደረሰው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ያስከተለውን አካባቢያዊ፣ ማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ እንመልከት።

በእዚህ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምክንያት፦

- በአካባቢው የነበረ የአንድ ተራራ ከፍታ በ390 ሜትር ቀንሷል።
- በተራራው አናት ላይ ስፋቱ 3 ኪሎ ሜትር፣ ጥልቀቱ ደግሞ 0.5 ኪሎ ሜትር የሚሆን የእሳተ ገሞራ ዋድያት ተፈጥሯል።
- ፍንዳታው ባስከተለው መርዛማ ጋዝ 61 ሰዎች ሞተዋል።
- በርካታ የመኖሪያ መንደሮች ፈራርሰዋል።
- በፍንዳታው የተረጨው አመድ የበርካታ ወንዞችና ሐይቆች ሙቀት እንዲጨምር ከማድረጉም በላይ ደለልና ጭቃ የወንዞች መወረጃ ቦቶችን ዘግቷል።
- የተለያዩ የእሳ ዝርያዎች እንዲጠፉና ሐይቆች በደለል እንዲሞሉ አድርጓል።
- ፍንዳታው በአስከተለው የጎርፍ መጥለቅለቅ በርካታ የባቡር ሀዲዶችና የአስፋልት መንገዶች ፈራርሰዋል። በጎርፉም ተወስደዋል።
- በፍንዳታው ዙሪያ 250 ስኩዌር ኪሎሜትር በሚሸፍነው ደን ውስጥ የነበሩ ዛፎች ከሥራቸው ተነቅለው በጎርፍ ተወስደዋል።
- የመብራትና የስልክ አግልግሎት ተቋርጧል።
- የዱር እንስሳት ሙሉ በሙሉ አልቀዋል።
- ፍንዳታው በፈጠረው አቧራ በማሳ ላይ ከነበረው ሰብል 12 በመቶ ያህሉ ከጥቅም ውጪ ሆኗል።

የክለሳ ጥያቄዎች 2.2

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች፡-

- በእንቅጥፍጣፍ እና በመሬት መንቀጥቀጥ መነሻ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
- የሬክተር መለኪያ ምንድን ነው?
- በአፍሪካ የሚገኙ የቅልብሽና የዝንፈት ምሳሌዎችን ጥቀሱ።
- የገሞራ-ትፍ እና የገሞራ ህጽም ልዩነት ምንድን ነው?

ለ. የቡድን ሥራ

በሁለት ቡድኖች ተከፍላችሁ የመጀመሪያው ቡድን የንፋስ ሽርሽራን በተመለከተ ሁለተኛው ቡድን ደግሞ የበረዶ ሽርሽራን አስመልክቶ መረጃዎችን አሰባስቡ። ከዚያም በቡድን ተጠሪዎች አማካኝነት የተገኘው መረጃ ለክፍሉ ይቅረብ። በመጨረሻም በቀረበው መረጃ መሠረት ተጨማሪ ውይይት አድርጉ።

ሐ. የግል ሥራ

- በቅርቡ በአካባቢያችሁ ስላያችሁት ሽርሽራ ግለጹ። በተቻለ መጠን የሽርሽራውን ምክንያትና የተሸረሸረው አፈር ወዴት እንደሄደ አብራሩ።
- ስለ ኤርታሌ አጭር የመረጃ ዳሰሳ አድርጉ። መረጃችሁ የሚከተሉትን ጉዳዮች የሚያሳይ ይሁን።
 - ኤርታሌ የተፈጠረበትን ዘመንና የአፈጣጠሩ ሁኔታ
 - ኤርታሌ የሚሰጠው ምጣኔ ሀብታዊና ሳይንሳዊ ጠቀሜታ
 በመጨረሻም እያንዳንዳችሁ የሰበሰባችሁትን መረጃ ለክፍል ጓደኞቻችሁ በማቅረብ የጋራ ውይይት አድርጉ።

መ. የሚሠሩ ተግባራት

- እምብርተ መሬትን፣ ገሞራ-ህጽምን እና ገሞራ-ትፍን የሚያሳይ ሥዕል ሥሩ።
- የአፍሪካ ካርታ ሠርታችሁ ቅልብሽ ተራራዎች የሚገኙባቸውን ቦታዎች አመልክቱ።

2.3 ከካርታ ላይ ርቀትንና ስፋትን መለካት

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- የካርታ መስፈርት ምን ማለት እንደሆነ ታስረዳላችሁ።
- የካርታ መስፈርት የሚገለጽባቸውን የተለያዩ መንገዶች ትዘረዝራላችሁ።
- የካርታ መስፈርትን በመለዋወጥ ትሰራላችሁ።
- ከካርታ ላይ ርቀትንና ስፋትን ታሰላላችሁ።

ቀጠራ ቃላት

- ሥዕላዊ መስፈርት
- ሐተታዊ መስፈርት
- ወካይ መስፈርት

◆ የካርታ መስፈርት ምንነት

- መሥፈርት ምንድነው?

የካርታ መስፈርት(Scale):- በካርታ ርቀትና በመሬት ላይ ባሉ ሁለት ቦታዎች መካከል ያለውን ርቀት የምናዛምድበት ወይም የምናመዛዝንበት ዘዴ ነው።

◆ የካርታ መስፈርት መገለጫ መንገዶች

መስፈርት በሦስት በተለያዩ መንገዶች ይገለጻል። እነርሱም፡-


ሀ. ሐተታዊ መስፈርት (Scale Statement)

ይህ መስፈርት በካርታና በመሬት መካከል ያለውን ግንኙነት በቃላት አማካይነት ለመግለጽ ይጠቅማል። ለምሳሌ፡- "አንድ ሴንቲ ሜትር ለአንድ ኪሎ ሜትር" ማለት በካርታ ላይ አንድ ሴንቲ ሜትር በመሬት ላይ አንድ ኪሎ ሜትር ርቀት ይወክላል ማለት ነው።

ለ. ሥዕላዊ መስፈርት (Graphic Scale)

ይህ መስፈርት ብዙውን ጊዜ በካርታ ግርጌ ይገኛል። ከካርታ ላይ ርቀት የማንበብ ሥራን ያቀላጥፋል። በዚህ መስፈርት አንድ ቀጥተኛ መስመር ይሰመርና በሐተታዊ መስፈርቱ መሠረት በአሐዶች (Units) ይከፋፈላል። በስተግራ ያለው የመስመሩ አካል በአነስተኛ ክፍልፋዮች (fractions) ይከፋፈላል። በዚህም የተነሣ ከካርታው የተወሰዱ ርቀቶችን ወደ መሬት ርቀት መቀየር ቀላል ይሆናል። ለምሳሌ ሐተታዊ መስፈርቱ 1 ሴንቲ ሜትር ለ1 ኪሎ ሜትር ቢሆን ካርታ ላይ 4 ሴንቲ ሜትር የሚወክለውን ርቀት በሥዕላዊ መስፈርት ለማሳየት የሚሰመረው መስመር አራት እኩል ቦታ በአንድ ሴንቲ ሜትር ርቀት ይከፋፈላል። ይህም ማለት ካርታ ላይ የሚታየው አንድ ሴንቲ ሜትር በመሬት ላይ አንድ ኪሎ ሜትር ርቀት ይወክላል ማለት ነው።

ምሳሌ 1 ሴንቲ ሜትር ለ2 ኪሎ ሜትር የሚለውን ሐተታዊ መስፈርት በሥዕላዊ መስፈርት ማሳየት ቢፈለግ የሚከተለውን ይመስላል ማለት ነው።



ምሥል 2.15 ሥዕላዊ መስፈርት

ሐ. ወካይ መስፈርት (Representative Fraction/R.F. Scale)

ወካይ መስፈርት ካርታ ላይ ያለውን ርቀትና መሬት ላይ ያለውን ርቀት በማመዛዘን ወይንም በማመጣጠን(ratio) በቁጥር የሚያስቀምጥ መስፈርት ነው። ለምሳሌ በሐተታዊ መስፈርቱ 1 ሴንቲ ሜትር ለ1 ኪሎ ሜትር (1 ሴንቲ ሜትር ለ 100,000 ሴንቲ ሜትር) ቢሆን በወካይ መስፈርት በማመዛዘን ሲገለጽ 1:100,000 ይሆናል። በክፍልፋይ (fraction) ደግሞ $\frac{1}{100,000}$ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሠረት፡- ከፊት ለፊት የተጻፈው 1 ቁጥር የካርታ ላይ ርቀትን ሲያመለክት ቀጥሎ የተጻፈው 100,000 ደግሞ የመሬት ላይ ርቀትን ያመለክታል።

ምሳሌ፡- ከላይ የተሰጠውን ሐተታዊ መስፈርት ማለትም 1 ሴንቲ ሜትር ለ 1 ኪሎ ሜትር የሚለውን በወካይ መስፈርት ለማስቀመጥ የሚከተለውን ቅደም ተከተል እንመልከት፡-

1. የመሬት ላይ ርቀትና የካርታ ላይ ርቀት የተገለጸበት አሐድ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ይህም ማለት አንድ ኪሎ ሜትር ወደ ሴንቲ ሜትር ተለውጦ 100,000 ሴንቲ ሜትር ይሆናል ማለት ነው።
2. የካርታ ላይ ርቀት በሴንቲ ሜትር ከተሰጠ የመሬት ላይ ርቀትም በተመሳሳይ አሐድ 100,000 ሴንቲ ሜትር ተብሎ ይሰጣል።
3. ስለዚህ ወካይ መስፈርቱ 1: 100,000 ወይንም $\frac{1}{100,000}$ ሲሆን አካፋይ (100,000) የመሬት ላይ ርቀት ሲሆን የተሰጠውም የካርታ ርቀቱ በተሰጠበት በተመሳሳይ አሐድ ነው።

◇ መስፈርቶችን መሰዋወጥ

አንድን ዓይነት የመስፈርት መግለጫ ወደ ሌላ ዓይነት የመስፈርት መግለጫ መለወጥ ይቻላል። የሚከተለውን የአሠራር ደንብ ተከትሎ አንድን ዓይነት የመስፈርት መግለጫ ወደ ሌላ ዓይነት የመስፈርት መግለጫ መቀየር ይቻላል።

1. ከወካይ መስፈርት ወደ ሐተታዊ መስፈርት መለወጥ

ወካይ መስፈርትን ወደ ሐተታዊ መስፈርት ለመለወጥ በመጀመሪያ አካፋዩን ለ100,000 ሴንቲ ሜትር አካፍሎ በ 1 ኪሎ ሜትር ማባዛት ያስፈልጋል።

ምሳሌ 1: 1: 250,000

$$1 \text{ ሴንቲ ሜትር ለ } \frac{250,000 \text{ ሴንቲ ሜትር}}{100,000 \text{ ሴንቲ ሜትር}} \times 01 \text{ ኪሎ ሜትር}$$

ስለዚህ ሐተታዊ መስፈርቱ = 1 ሴንቲ ሜትር ለ2.5 ኪሎ ሜትር ይሆናል።

2. ከሐተታዊ መስፈርት ወደ ወካይ መስፈርት መለወጥ

የተሰጠውን ሐተታዊ መስፈርት ወደ ወካይ መስፈርት ለመለወጥ የመሬት ላይ ርቀትን የሚያሳየውን ሁለተኛውን ቁጥር በ100,000 ሴንቲ ሜትር ማባዛትና ያለ አሐድ ማስቀመጥ ይሆናል።

ምሳሌ 1: መስፈርቱ 1 ሴንቲ ሜትር ለ 2 ኪሎ ሜትር ቢሆን 2 ኪሎ ሜትር ወደ ሴንቲ ሜትር ሲለወጥ

$$= 2 \text{ ኪሎ ሜትር} \times 100,000 \text{ ሴንቲ ሜትር} = 200,000 \text{ ሴንቲ ሜትር ይሆናል}$$

= ይህም 1 ሴንቲ ሜትር ለ 200,000 ሴንቲ ሜትር ይሆናል። መለኪያ አሐዶችን እርስ በእርስ ስናጣፋ ወካይ መስፈርቱ፡-

= 1: 200,000

ምሳሌ 2: 2½ ሴንቲ ሜትር ለ 2 ኪሎ ሜትር

= 2.5 ሴንቲ ሜትር ለ 2 ኪሎ ሜትር = 2 ኪሎ ሜትር × 100, 000 ሴንቲ ሜትር

= 200,000 ሴንቲ ሜትር

= 2.5 ሴንቲ ሜትር ለ 200,000 ሴንቲ ሜትር እርስ በእርስ ሲጣፋ ወካይ መስፈርቱ፡-

= 1: 80, 000 ይሆናል።


3. ከወካይ መስፈርት ወደ ሥዕላዊ መስፈርት መለወጥ

በመጀመሪያ በቂ የሆነ ቀጥተኛ መስመር ይሰመርና ተመጣጣኝ ርቀት ባላቸው አሐዶች እኩል ይከፈላል። ከዚህ ቀጥሎ የ1 ሴንቲ ሜትር ርቀት ያላቸው ዋናውን ክፍልፋይ (Primary division) የሚያሳዩ ከዜሮ በስተቀኝና ክፍልፋዮችን የሚያሳይ አንድ አሐድ ከዜሮ በስተግራ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ከዚህ በኋላ የመሬት ላይ ርቀትን የሚያመለክቱ ቁጥሮች እያንዳንዱ ክፍልፋይ አናት ላይ መጻፍ ተገቢ ነው። የበለጠ ለመረዳት መስል 2.16 ን መመልከት በቂ ይሆናል።

ምሳሌ፡- - ወካይ መስፈርት 1:100,000
 - ሐተታዊ መስፈርት

$$= 1 \text{ ሴንቲ ሜትር ለ } \frac{100,000 \text{ ሴንቲ ሜትር}}{100,000 \text{ ሴንቲ ሜትር}} \times 01 \text{ ኪሎ ሜትር}$$

$$= 1 \text{ ሴንቲ ሜትር ለ } 1 \text{ ኪሎ ሜትር}$$




ምሥል 2.16 ሥዕላዊ መስፈርት

◆ ከካርታ ላይ የመሬት ርቀትን መለካት

የካርታ ርቀት የምንለው ካርታ ላይ በሚታዩ በሁለትና ከዚያ በሚበለጡ ነጥቦች መካከል ያለ ርቀት ሆኖ በመለካት የምንደርስበትና በሚሊ ሜትር ወይንም በሴንቲ ሜትር የምንገልፀው ርቀት ነው። ከተሰጠው መስፈርት ጋር በማገናዘብ የካርታ ርቀትን በምናስላበት ወቅት ይህ ርቀት የአግድም ርቀት በመባል ይታወቃል። የሚገለጸውም በሜትር ወይንም በኪሎ ሜትር ይሆናል። ስለሆነም የአግድም ርቀት የሚታወቀው ቀጥታ መስመር ወይንም ጠመዘማዛ መስመርን በመለካት ሊሆን ይችላል።

◆ የቀጥታ መስመር ርቀት አለካክ

በሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ ከተሞች ወይንም የእርሻ ማሳዎች መካከል ያለውን ርቀት የምንለካበት መንገድ ነው። መሬት ላይ የምናገኛቸው የመኖሪያ አካባቢዎች ካርታ ላይ በነጥብ ተወክለው ተራርቀው ሊታዩ ይችላሉ። ምስል (2.17) ይኸንኑ ሁኔታ ያመለክተናል።



ምስል 2.17 የቀጥታ መስመር ርቀት አለካክ

የቀጥታ መስመር ርቀትን ከካርታ ላይ ለማስላት የሚከተለውን ቅደም ተከተሎች መከተል አለብን።

- ሀ) በከተማ "ሀ" እና በከተማ "ለ" መካከል ያለውን ርቀት በቀጥታ መስመር ማገናኘት
- ለ) የተሰመረውን ርቀት ልኬት በማስመሪያ መለካት
- ሐ) በልኬት የተገኘውን ርቀት ከተሰጠው መስፈርት ጋር ማገናዘብ።
- መ) በስተመጨረሻ የቀጥታ መስመሩን ርቀት በመስፈርቱ መሠረት ማስላት ተገቢ ነው። ለምሳሌ ከላይ በተሰጠው ካርታ መሠረት፡- በከተማ "ሀ" እና ከተማ "ለ" መካከል ያለውን የቀጥታ መስመር ርቀት ስናሰላ፡-

- የተሰጠው መስፈርት 1: 100,000
- በከተማ ሀ እና በከተማ ለ መካከል በልኬት የተገኘ የአግድመት ርቀት 4 ሴንቲ ሜትር ነው።
- 1ኪሎ ሜትር ማለት 100,000 ሴንቲ ሜትር በመሆኑ ካርታ ላይ የተሰጠው የአግድመት ርቀት መሬት ላይ ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንደሚሆን ለማወቅ፡-

$$\begin{aligned}
 & 1 \text{ ሴንቲ ሜትር ለ } 100,000 \text{ ሴንቲ ሜትር} \\
 & 4 \text{ ሴንቲ ሜትር} = \quad ? \\
 & = \frac{4 \text{ ሴንቲ ሜትር} \times 100,000 \text{ ሴንቲ ሜትር}}{1 \text{ ሴንቲ ሜትር}} = 400,000 \text{ ሴንቲ ሜትር} \\
 & = \frac{400,000}{100,000} \text{ (ወደ ኪሎ ሜትር ለመለወጥ)} \\
 & = \text{ስለዚህም የአግድም ርቀቱ 4 ኪሎ ሜትር ይሆናል።}
 \end{aligned}$$

◆ የጠመዝማዛ መስመር ርቀት አለካክ


የጠመዝማዛ መስመር ርቀት በሁለት ነጥቦች መካከል በወንዝ፣ በመንገድ፣ በባቡር መስመር እና በጠረፍ ላይ ማግኘት ይቻላል። የጠመዝማዛ መስመር ርቀትን ለመፈለግ የሚያስፈልጉ መሣሪያዎች፡-

- ካርታ መለኪያ (A map Measure)
- ማስመሪያ
- ዲቫይደርና ኮምፓስ
- ክርና ወረቀትናቸው።

የካርታ መለኪያ
 የካርታ መለኪያ (plani meter) የጠመዝማዛ መስመር ርቀትን ለመለካት የሚያገለግል መሣሪያ ነው። ነገር ግን ዋጋው በጣም ውድ በመሆኑ በቀላሉ በሁሉም ትምህርት ቤቶች አይገኝም።

ጠመዘማዛ መስመር ርቀትን ለማስላት ስንፈልግ የሚከተሉትን ቅደም ተከተሎች መከተል አለብን።

- ጠመዘማዛውን መስመር ወደ ትናንሽ ቀጥ ያሉ መስመሮች መከፋፈል።
- በወረቀት ወይንም በማከፋፈያ (divider) በመታገዝ የተለካውን ቀጥ ያለ ትናንሽ መስመር ርቀት በቅደም ተከተል ወረቀት ላይ ማስተላለፍ።
- ወረቀት ላይ የተላለፉትን ትናንሽ ቀጥ ያሉ መስመሮች ርቀት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በቅደም ተከተል በአንድላይ መለካት። ይህ ርቀት ካርታ ላይ ጠመዘማዛውን መስመር ተከትሎ በሁለት ቦታዎች መካከል የሚታየውን ርቀት ይሰጠናል
- መከፋፈያ (divider) እና ኮምፓስ ባይኖሩን ክርና ወረቀት በመጠቀም ርቀቱን ማስላት ይቻላል።



ምስል 2.18 የጠመዘማዛ መስመር ርቀት አለካክ

ስሌት

- የተሰጠው መስፈርት = 1:200,000
- ልኬት ከ “ሀ” እስከ “ለ” = 6.25 ሴንቲ ሜትር
- 1 ሴንቲ ሜትር ለ 200,00 ሴንቲ ሜትር

$$6.25 \text{ ሴንቲ ሜትር} = ?$$

$$= \frac{6.25 \times 200,000}{100,000}$$

ስለዚህ በ “ሀ” እና በ “ለ” መካከል ያለው የመሬት ላይ ርቀት 12.5 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው።

◆ መደበኛ (የተስተካከለ) ቅርጽ ያላቸው ቦታዎችን ስፋት መስካት


የመደበኛ (regular shape) ቅርጽ ያላቸውን ቦታዎች ስፋት ለማስላትና ለማወቅ በሚከተለው ሠንጠረዥ ላይ የሠፈረውን ቀመር (Formula) ጠንቅቆ ማወቅ አስፈላጊ ይሆናል።

ሠንጠረዥ 2.1

| መደበኛ ቅርጽ | የስፋት ቀመር (formula) |
|-------------------------|---|
| ካሬ (Square) | ርዝመት × ርዝመት (Side Square) ወይንም C^2 |
| ቀጤ ጎን ስፈት (Rectangle) | ርዝመት × ወርድ |
| ማዕዘናዊ ጎን ሦስት (Triangel) | $\frac{1}{2} \times \Phi \times \Theta$ |
| ክብ | πr^2 |


◆ የካሬ (Square) ቅርጽ ያለው የመሬት ስፋት

ስፋት = $C \times C$ (ለሁሉም ምስሎች ቀመሩን በመጠቀም C ገመታቸውን ወደ ኪሎ ሜትር መቀየር ይቻላል።
 ስፋት = $C \times C$ ወይም C^2



ምስል 2.19 ካሬ

◆ ጎን ሦስት ማዕዘን (Triangle) ቅርጽ ያለው የመሬት ስፋት




ማዕዘናዊ ጎን ሦስት
(Right Angled Triangel)

አንገል = 90°

C = ገመት

Φ = ቀመት


ስፋት = $\frac{1}{2} \times C \times \Phi$



ባለ ዝርጉ ጎን ሦስት አንገል
(Obtuse Angled Triangel)

አንዱ አንገል = ከ 90° ይበልጣል


ምስል 2.20 ጎን ሦስት



ባለ ሹል አንገል ጎን ሦስት
(Acute angle Triangel)

ሁሉም አንገሎች ከ 90° ያንሳሉ።

◆ ቀጤ ጎን አራት (Rectangle) ቅርጽ ያለው የመሬት ስፋት






ስፋት = $C \times W$

(height) \times (Width)

ምስል 2.21 ቀጤ ጎን አራት

ክብ ቅርጽ ያለው የመሬት ስፋት



ምስል 2.22 ቅርጽ ክብ

$$\begin{aligned}
 \text{የ "ሀ" ስፋት} &= \pi \omega^2 \\
 \text{የ "ለ" ስፋት} &= \frac{1}{2} \pi \omega^2 \\
 \text{የ "ሐ" ስፋት} &= \frac{\pi \omega^2}{4} \\
 \text{የ "መ" ስፋት} &= \frac{1}{5} \text{ ማለትም} = \frac{72^0}{360^0} = \frac{\pi \omega^2}{5}
 \end{aligned}$$

የተግባር ክንውን

1. የአንድ ትምህርት ቤት የእግር ኳስ ሜዳ ካርታ ላይ 10 ሴንቲ ሜትር ርዝመትና የ 5 ሴንቲ ሜትር ወርድ አለው። የካርታው መስፈርት ደግሞ 1:200,000 ነው። የኳስ ሜዳውን አጠቃላይ ስፋት ፈልጉ።
2. አንድ የፍራፍሬ እርሻ ካርታ ላይ 5 ሴንቲ ሜትር ርዝመት በአራቱም ጎኖች በኩል አለው። የካርታው መስፈርት ደግሞ 1:100,000 ቢሆን የእርሻ ቦታውን ስፋት አስሉ።
3. አዲስ አበባ አካባቢ አንድ ክብ ሐይቅ አለ ብለን እናስብ። የክቡ አጋማሽ ርዝመት (radius) 10 ሴንቲ ሜትር ቢሆንና የካርታው መስፈርት 1:50,000 እንደሆነ ቢገመት የሐይቁ ስፋት ስንት ነው?
4. አንድ የመኪና ማቆሚያ ቦታ የራይት አንግል ቅርጽ አለው። በዚህ መሠረት ራይት አንግል ትራያንግል ቅርጽ ያለው የመኪና ማቆሚያ ርዝመቱ 6 ሴንቲ ሜትር ቁመቱ 10 ሴንቲ ሜትር ቢሆንና የካርታው መስፈርት ደግሞ 1:25,000 ቢሆን የመኪና ማቆሚያ ቦታው ስፋት ምን ያህል ይሆናል?

የተግባር ክንውን

የካርታ መስፈርቶችን ማነጻጸር

ካርታዎች ብዙውን ጊዜ ባለ ትልቅ፣ ባለ መካከለኛ እና ባለ ትንሽ መስፈርት ተብለው በሦስት ይከፈላሉ። የአንድ ካርታ መስፈርት ባለን ቁጥር የሚያሳየው ዝርዝር መረጃም አነስተኛ ይሆናል። በተጨማሪም የሚቀርበው መረጃ በጣም ጥቅልና ውስን (generalized) ይሆናል። የአንድ ካርታ መስፈርት ከፍ ባለ መጠን የሚያሳየው ዝርዝር መረጃም ሰፊ ጉዳዮችን ይዳስሳል። መረጃው በጣም የተጠቃለለ ሳይሆን እያንዳንዱን ጉዳይ በግልጽ ያሳያል።

ለምሳሌ የአዲስ አበባ መልክአምድራዊ ገጽታ በባለ ትልቅ መስፈርት ካርታ የኢትዮጵያ መልክአምድራዊ ገጽታ ደግሞ በባለ ትንሽ መስፈርት ካርታ ተሠርተው ቢቀርቡ በአዲስ አበባ ላይ የሚገኙት ነገሮች መንገዶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ አብያተ-ክርስቲያን፣ መስጊዶች፣ ኳስ ሜዳዎች፣ ሌሎች ገጽታዎች በግልጽ ይታያሉ። ነገር ግን አዲስ አበባን በኢትዮጵያ ካርታ ላይ የምናገኛት በአነስተኛ የነጥብ ምልክት ተወክላ ነው። ስለዚህም የኢትዮጵያ ካርታ ከላይ የተገለፁለትን ዝርዝር ነገሮች ማሳየት አይችልም። በባለ ትልቅ መስፈርት ካርታ እና በባለ ትንሽ መስፈርት ካርታ መካከል ያሉት ካርታዎች በሙሉ ባለ መካከለኛ መስፈርት ካርታዎች ይባላሉ።

የካርታ ዓይነቶች

 **ባለ ትልቅ መስፈርት ካርታ:- መስፈርታቸው ከ 1:50,000 በላይ ያሉ ካርታዎችን ይገልጻል።**

ባለ መካከለኛ መስፈርት ካርታ:- መስፈርታቸው ከ1:50,000 — 1:250,000 የሚደርሱ ካርታዎችን ያካትታል።

ባለ ትንሽ መስፈርት ካርታ:- መስፈርታቸው ከ 1:250,000 በታች የሆኑ ካርታዎችን ይይዛል።

የክለሳ ጥያቄዎች 2.3

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች፡-

- የመስፈርትን ትርጉም ስጡ።
- የመስፈርት መግለጫ መንገዶችን ዘርዝሩ።
- የቀጥታ መስመር ርቀትን ስንፈልግ የምንከተላቸው ቅደም ተከተሎችን በዝርዝር አስቀምጡ።
- የአንድ አነስተኛ ስፋት ያለውን የመሬት ገጽታ ይዘቶች የምናሳይበት ካርታ (ከመስፈርት አኳያ) የትኛው ዓይነት ካርታ ነው?
- ከካርታ ላይ የአንድን የተስተካከለ ቅርጽ ያለውን ቦታ ስፋት ስናለላ በዋናነት ልንመለከታቸው የሚገቡ ነገሮችን ዘርዝሩ።
- የትምህርት ቤታችሁን የስፓርት ሜዳ በካርታ ላይ ለማሳየት የምትጠቀሙበትን መስፈርት ወስኑ። ይህን መስፈርት የመረጣችሁበትን ምክንያት አስረዱ።

ለ. የቡድን ሥራ

- የተለያዩ ነገሮችን ካርታ ላይ ለማሳየት ሲፈለግ የተለያዩ መስፈርቶችን መጠቀም አስፈላጊ የሚሆነው ለምን እንደሆነ ተወያዩ።

ቁልፍ ቃላት

- ሐተታዊ መስፈርት:- በካርታና በመሬት መካከል ያለ ርቀት በቃላት አማካኝነት የሚገለጽበት መስፈርት
- ሚካኒካዊ ፍርፈራ:- ማለት አሰቶች ተፈጥሮአዊ ደዘታቸው ሳይሰወጥ ወደ ደቃቅ አካልነት የመቀየር እንቅስቃሴ ነው።
- ንቅ ገሞራ:- በየጊዜው የሚፈነዳ፣ በመፈንዳት ሳይ ያለ የገሞራ ዓይነት
- ክምችት:- በየዘመኑ ከከፍተኛ ቦታ በወራጅ ውኃ እየታጠበ ወደ ዝቅተኛ ቦታ በመምጣት የተሰደዩ ንጣፎችን የሚሠራ የደስል ክምር
- ዝንፈት:- ንጥነጣዊ እንቅስቃሴ በሚፈጥረው ግፊት የተነሣ አሰቶች ከተሰደዩ አቅጣጫ ወደ አንድ አቅጣጫ ሲገፉ አንዱ በሌላው ሳይ ሲጫን ወይም አንዱ ከሌላው ሥር ገብቶ ሲገኝ፣ አንዳንዴም አሰቶች በሌላ አሰቶች ሳይ ወደ ገን ሲንሸራተቱ እንቅስቃሴው ዝንፈት ይባላል።
- የፈክተር መስፈርት (Seismograph) :- የርዕደ ምድር መጠንን (ኃይልን) ለመለካት የሚያገለግል መሣሪያ ነው።
- ደስል:- በወራጅ ውኃ ከከፍተኛ ቦታ ታጥቦ የመጣና በዝቅተኛ አካባቢዎች የተከማቸ አፈር
- ገሞራ ህጽም:- በመሬት ውስጥ ያለ የቀለጠ አሰት
- ገሞራ ትፍ:- ወደ መሬት ገጽ ስቅብ ተወርውሮ የሚወጣ የቀለጠ ድንጋይና አመድ ወዘተ
- ገሞራዊነት:- የቀለጠ አሰት እየገነፈሰ ወደ መሬት ገጽ መውጣት

ማጠቃለያ

- የመሬትን ገጽ የሚለውጡ ውጪያዊ ኃይሎች የሚባሉት ወይንም በሰዎች አኗኗር ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ኃይሎች ወራጅ ውኃ፣ የንፋስ ኃይል፣ የበረዶ ሽርሽራና የባሕር ሞገድ ናቸው።
- በመሽርሽርና በእጥበት የመሬትን ከፍታ የመቀነስ ሂደት ግጥጦሽ (degradation) ይባላል።
- በጊዜ ሂደት አለቶችን በመሰባበር ወደ ደቃቅ አካልነት የመቀየር እንቅስቃሴ ደግሞ ፍርፈራ ተብሎ ይጠራል።
- ስርግርጌ (Stalactite) ከዋሻ ጣሪያ ላይ ቁልቁል የሚንጠለጠል የኖራ ድንጋይ ነው። ከዋሻ ወለል ወደ ላይ እየተቆለለ የሚሄድ የኖራ ድንጋይ ደግሞ ጉልት ካልሲት (Stalagmite) ይባላል። ስርግርጌና ጉሊት ካልሲት ሲገናኙ የሚፈጠረው የኖራ ድንጋይ ምሰሶ ዓምድ ይባላል።
- በወራጅ ውኃ ወይንም በንፋስ ወይንም በውቅያኖስ ሞገድ እና በሚንቀሳቀስ በረዶ አማካይነት የተሰባበሩ አለቶች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ታጥበው ሲወሰዱ ሽርሽራ (Erosion) ይባላል።
- ስብርባሪ አለቶች በወራጅ ውኃ፣ በተንቀሳቃሽ በረዶ፣ በውቅያኖስ ሞገድ፣ በንፋስ ኃይል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ታጥበው በመወሰድ በአዲስ ቦታ ላይ ሲከማቹ ክምችት (Deposition) ይባላል።
- የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ ቅልብሽ፣ የመሬት መሰንጠቅ የመሳሰሉት የመሬት አባጣና ጎርባጣ ገጽታ የሚፈጥሩ ውስጣዊ የመሬት ገጽ ለዋጭ ኃይሎች ናቸው።

ምዕራፍ ሁለት

የክሰሳ ጥያቄዎች

ሀ. የሚከተሉትን ጥያቄዎች እውነት ወይም ሐሰት በማለት መልሱ።

1. በምድረበዳ ዋነኛው የሽርሽራ ኃይል ውሃ ነው።
2. አርታሴ የሚገኘው በአፋር ብሔራዊ ክልል ውስጥ ነው።
3. ገሞራ ህጽም በመሬት ገጽ ላይ የሚፈስ ቅልጥ አለት ነው።
4. የደለል ክምችት (Deposition) ለጎርፍ መፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላል።
5. ቅልብሽና ዝንፈት ውስጣዊ የመሬት ገጽ ለዋጭ ኃይሎች ናቸው።

ለ. አዛምዳ

በ “ሀ” ረድፍ የተዘረዘሩትን ቃላት በ “ለ” ሥር ከቀረቡት ዓረፍተ ነገሮች ወይም ሐረጎች ጋር አዛምዱ።

“ሀ”

“ለ”

- | | |
|------------|------------------------------------|
| 1. ስርግርጌ | ሀ) የተቆለሉ የኖራ ድንጋይ አካላት |
| 2. ሰተቶ ደለል | ለ) በነፋስ ክምችት የሚፈጠር |
| 3. ቅልብሽ | ሐ) የማዕከለ መሬት ቅልጠተ አለት ተገፍትሮ መውጣት |
| 4. ገሞራ ህጽም | መ) በሁለት ስፍሃኖች ግጭት የሚፈጠር |
| 5. ገሞራዊነት | ሠ) በዋሻ ጣራ ላይ የሚንጠለጠሉ የኖራ ድንጋይ አካላት |
| . | ረ) በከርሠ ምድር ያለ የቀለጠ አለት |
| | ሰ) ሰፍሃኖች (Plates) |
| | ሸ) በወራጅ ውኃ ክምችት የሚፈጠር |
| | ቀ) ወደ ገጽ ምድር የወጣ የቀለጠ አለት |

ሐ. ምርጫ

ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ መርጣችሁ ጻፉ።

1. ከሚከተሉት ጥንዶች አንዱ አኅጉራትን አያመለክትም።

| | |
|------------------------|-----------------------|
| ሀ) አውሮፓና እስያ | ሐ) አውስትራሊያ እና አንታርክቲካ |
| ለ) የአትላንቲክና የሕንድ ውቅያኖስ | መ) ሰሜን አሜሪካና ደቡብ አሜሪካ |
2. ከሚከተሉት አንዱ አብሮ አይሔድም።

| |
|---------------------------------------|
| ሀ) ውጪያዊ ኃይሎች - የመሬት ገጽ ለዋጮች |
| ለ) ወካይ መስፈርት - በስፋት የተለመደ |
| ሐ) ቅልብሽ - ምቅማጥ ተራራ |
| መ) ውስጣዊ ኃይሎች - የመሬት ገጽ ገንቢዎች እና አፍራሾች |

ፍተሻ

ልታከናውኗቸው የምትችሏቸውን ተግባራት ለመግለጽ ይህን (✓) ምልክት በሣጥኖቹ ውስጥ በማኖር አመልክቱ።

- 1. የመሬት ገጽታ የሚለውጡ ውጫዊ ኃይሎችን እገልጻለሁ።
- 2. ሽርሽራና ደለል በመሬት ገጽ ላይ የሚያሳድሩትን ተጽእኖ እለያለሁ።
- 3. የመሬትን ገጽታ የሚለውጡ ውስጣዊ ኃይሎችን እገልጻለሁ።
- 4. የመሬት ገጽታ የሚለውጡ የውስጣዊ ኃይሎች በመሬት ገጽ ላይ የሚያሳድሩትን ተጽእኖ አስረዳለሁ።
- 5. የካርታ መስፈርት ምን ማለት እንደሆነ አስረዳለሁ።
- 6. ሊንየር (መስመራዊ) መስፈርት የሚገለጽባቸውን የተለያዩ መንገዶች ስም አዘረዝራለሁ።
- 7. የካርታ መስፈርትን ከአንዱ ወደ ሌላው መስፈርት መለወጥ እችላለሁ።
- 8. ከካርታ ላይ ርቀትና ስፋትን አሰላለሁ።

ምዕራፍ ሦስት

ሥርዓተ ምኅዳርና የሰው ልጅ ጣልቃ ገብነት

ከምዕራፍ የሚጠበቅ አጠቃላይ ውጤት

ተማሪዎች የዚህን ምዕራፍ ይዘቶች ተምራችሁ ካጠናቀቃችሁ በኋላ፡-

- የተፈጥሮ ሀብት ውድመት መንሥኤዎችንና ውድመቱ የሚያስከትለውን ጉዳት ትገልጻላችሁ።
- ዋና ዋና በካዮችንና የመከላከያ ተግባራትን ትለያላችሁ።
- ለዓለም የሙቀት መጠን መጨመር አስተዋጽኦ ሚያደርጉ ምክንያቶችንና የሚያስከትሉትን ጉዳት ትገልጻላችሁ።

3.1 የሰውና የተፈጥሮ ሀብት ግንኙነት

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- የተፈጥሮ ሀብቶች መመናመንና በሥርዓተ ምኅዳር ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት ትተነትናላችሁ።
- የተፈጥሮ ሀብቶችን በመንከባከብ ረገድ የበኩላችሁን አስተዋፅኦ ታደርጋላችሁ።
- ዐበይት የአየርና የውኃ በካዮችን ትጠቅሳላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ☞ ሥርዓተ ምኅዳር
- ☞ ብክሰት
- ☞ በረሃማነት

◆ የተፈጥሮ ሀብቶች በሁለት ዋነኛ ክፍሎች ይመደባሉ።

- **ዘላቂ ወይም ታዳሽ (Renewable resources) የተፈጥሮ ሀብቶች፡-** የዚህ ዓይነት የተፈጥሮ ሀብቶች የሚባሉት ጥቅም ላይ እየዋሉ ራሳቸውን በማደስ ዘላቂታዊ አገልግሎት የሚሰጡ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። የእነዚህ ዓይነት የተፈጥሮ ሀብቶች ጥሩ ምሳሌዎች ውሃ፣ አየር፣ እጽዋት፣ የተፈጥሮ የግጦሽ ቦታዎች የመሳሰሉት ናቸው።
- **አላቂ ወይም ታዳሽ ያልሆኑ (Non-renewable resources) የተፈጥሮ ሀብቶች** የሚባሉት ደግሞ ለመከማቸት ብዙ ዘመናት የሚወስድባቸው ነገር ግን አንዴ ጥቅም ላይ ከዋሉ ተመልሰው የማይገኙ ወይም ራሳቸውን የማያድሱ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። የነዚህ ዓይነት የተፈጥሮ ሀብቶች ዋና ዋና ምሳሌዎች ነዳጅ ዘይት (petroleum)፣ የድንጋይ ክሰል፣ የተፈጥሮ ጋዝ፣ ማዕድናት የመሳሰሉት ናቸው።

◆ የተፈጥሮ ሀብት ውድመትና በሥርዓተ ምኅዳር ላይ ያለው ተጽእኖ

- ሥርዓተ ምኅዳር ማለት ምን ማለት ነው?
- በሥርዓተ - ምኅዳር (Ecosystem) እና በአካባቢ (Environment) መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
- የተፈጥሮ ሀብት ውድመት በሥርዓተ ምኅዳር ላይ የሚያደርሰው ጥፋት ምንድን ነው?
- በሥርዓተ ምኅዳር አካላት (Elements) መካከል ያለው መስተጋብር ምንድን ነው?

ሥርዓተ-ምኅዳር በአንድ ተፈጥሮአዊ አካባቢ እጽዋት፣ እንስሳት፣ ሌሎችም ሕይወት ያላቸውና ሕይወት የሌላቸው ነገሮች የሕይወት ዑደት ተሳስሮ የሚገኝበት ተፈጥሮአዊ ሥርዓት ነው።

የሥርዓተ-ምኅዳር አካላት ከፍተኛ መደጋገፍ ወይም ቁርኝት አላቸው። ለምሳሌ እጽዋት በአግባቡ የሚያድጉት ለም አፈር ሲኖር ነው። የእጽዋት ቅጠል ሲረግፍ መሬት ላይ ወድቆ በመበስበስ የአፈሩን ለምነት ይጨምራል። እንስሳት ለሕይወታቸው መቀጠል እጽዋት ያስፈልጓቸዋል። የእንስሳት ቅሪት አካላት ደግሞ ለአፈር ለምነት በእጅጉ አስፈላጊ ናቸው። የሥጋ-በል እንስሳት ሕልውና የተመሠረተው በቅጠልና ሣር-በል በሆኑ እንስሳት ሕልውና ላይ ነው። ሣር በልና ሥጋ በል እንስሳት ሕልውናቸው የተመሠረተው በአካባቢው በሚገኙ እጽዋትና እንስሳት ላይ ነው። ስለዚህ በአንድ ሥርዓተ-ምኅዳር ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አካላት (Elements) መካከል ከፍተኛ የመደጋገፍና የቁርኝት ሥርዓት በመኖሩ የአንዱ ሕልውና ወይም ጉዳት በሌላው ላይ ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ ተጽእኖ ያስከትላል። በአሁኑ ጊዜ በዓለማችን በተለያዩ ምክንያት እጽዋት እየወደሙና እየተጨፈጨፉ ይገኛሉ። ማዕድናት በብዛት ይወጣሉ። መሬትም በከፍተኛ ደረጃ ይታረሳል። ውኃም ለተለያዩ አገልግሎቶች ይውላል። የሰው ልጅ ፍላጎትና የአኗኗር ዘይቤ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለወጠና እያደገ በመምጣቱ በሥነምኅዳር ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ እየፈጠረ ነው።

- የተፈጥሮ ሀብት ውድመት በሥርዓተ ምኅዳር ላይ ያለው ተጽእኖ ምንድን ነው?

የአንድ የተፈጥሮ ሀብት ውድመት በሌላኛው የተፈጥሮ ሀብት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ወይም ጉዳት ያስከትላል። ምክንያቱም በአንድ የተፈጥሮ አካባቢ የሚገኙ ልዩ ልዩ አካላት (elements) እርስ በርሳቸው ተደጋግፈው የሚኖሩ በመሆናቸው የአንዳቸው ሕልውና በሌላኛው ሕልውና ላይ የተመሠረተ ነው። ለምሳሌ በደን ጭፍጨፋ የተነሳ በአንድ አካባቢ ያለ የደን ሽፋን በፍጥነት እየተመናመነ ሲሄድ መሬቱ ለአፈር መከላከል ይጋለጣል። ይህ ደግሞ በተራው የአፈር ለምነት ማጣትን ስለሚያስከትል የምግብ እጥረትን፣ የንጹሕ የመጠጥ ውኃ አለመገኘትን፣ የከርሠ ምድር ውኃ ክምችት መጠን መቀነስን፣ የዱር እንስሳት መጥፋትን፣ የአካባቢ የአየር ለውጥ ማለትም የዓለም ሙቀት መጨመርን፣ በረሃማነትን፣ የአሲድ ዝናብ መከሰትን፣ የጎርፍ መጥለቅለቅን፣ ድርቅና ረሃብን፣ የብዝሃ ሕይወት መመናመንንና መጥፋትን ያስከትላል።

ወሰን ጥናት

የሐረር ዝናባማ ደን ውድመትና የእርሻ ሥራ

በሐረር ዝናባማ ደን አካባቢ የሚገኝ አፈር ቀለሙ በደማቅ ቀይና ቢጫ መካከል የሚቀያየር ነው። ደማቅ ቀይ ቀለም ያለው አፈር የሚገኘው በደን በተሸፈነ አካባቢ ሲሆን ከፍተኛ የብረት ክምችት ያለው አፈር ነው። በደን በተሸፈነው አካባቢ በአፈሩ የላይኛው ክፍል (top soil) ላይ ለተክሎች ዕድገት አስፈላጊና ጠቃሚ ብስባሽ (humus) ይገኛል። የደን ሽፋኑ ሲመነጠር የብስባሽ መጠኑ ይቋረጥና አፈሩ ለምነቱን ያጣል። በእርጥበት ወቅት በአፈሩ ውስጥ የሚገኙ የጨው ማዕድናት ይታጠባሉ። ስለዚህም የአፈሩ የላይኛው ክፍል (upper horizon) የፓታሽ፣ የናይትሮጂንና የፎስፈረስ እጥረት ያጋጥመዋል። በአፈር ውስጥ በቀላሉ የማይሟሙት የብረትና አሉሚንየም ማዕድናት ብቻ ይቀራሉ። ይህ ዓይነቱ አፈር ጠፍ (sterile) ነው።

ወሰን ጥናት

የግጦሽ ቦታን ከአቅም በላይ መጠቀም፣ ሽርሽራና በረሃማነት

አንድ የግጦሽ ቦታ በርካታ እንስሳት ተሠማርተውበት ከመጠን በላይ ከተጋጠ (Overgrazed) በቀላሉ ለሽርሽራ ይጋለጣል። የእርሻ ሥራ በተስፋፋ መጠን የግጦሽ ቦታውን እያሳነሰ ይመጣል። በአፍሪካ ጥብቅ ያልሆነ (uncontrolled grazing) የግጦሽ ቦታ አጠቃቀም የተለመደ የአኗኗር ሥርዓት ነው። ለምሳሌ የኬንያ አርብቶ አደሮች ማለትም ጋብራዎች፣ ቦረናዎች፣ ቱርካናዎች እና መሳሪዎች “የቀድሞ የግጦሽ ግዛታቸው” በመንግሥት በመወሰዱ ምክንያት በውስን የግጦሽ ቦታ ብዛት ያላቸውን የቀንድ ከብቶች ለግጦሽ በማሰማራታቸው አካባቢው በከፍተኛ ደረጃ ለሽርሽራ ተጋልጧል። ስለዚህ የተሻለ የግጦሽ ቦታና ውኃ ፍለጋ ወደ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳንና ታንዛንያ ይሰደዳሉ። ለኬንያ አርብቶ አደሮች ድንበርና ግዛት የሚባሉት ጉዳዮች ብዙ ትርጉም አይሰጣቸውም።

- በረሃማነት ምንድነው?

የሰው ልጅ ለኑሮው በሚያደርገው እንቅስቃሴ ሽርሽራን እያበረታታ በአንድ ወቅት ምርታማ የነበረ መሬት ወደ መካን መሬትነት የመለወጥና በጣም ኃይለኛ ሙቀት የበዛበት አካባቢ የመፈጠር ሂደት በረሃማነት ይባላል።

- ስለረሃማነት መስፋፋት ዋና ዋና ምክንያቶች ምንድናቸው?

የሚከተሉት ምክንያቶች ለበረሃማነት መስፋፋት መነሻ ናቸው። እነርሱም፦

- የሕዝብ ብዛት፦ የሕዝብ ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ መሄድ በተፈጥሮ አካባቢ ላይ ጉልህ ተጽእኖ በማሳደር ለአካባቢ መጎሳቀልና ለበረሃማነት መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
- የግጦሽ ቦታን መሸከም ከሚችለው በላይ ከብቶች እንዲሠማሩበት ማድረግ አካባቢው በተገቢው ጊዜ የግጦሽ ሣር እንዳያበቅልና አካባቢው እንዲጎሳቀል ያደርጋል።
- ለማገድ፣ የእርሻ ቦታ ማስፋፊያ፣ ለጣውላ ሥራ፣ ለቤትና ለአጥር ግንባታ ሲባል ደንን መመንጠር ለበረሃማነት መፈጠር ዋና ምክንያት ነው።
- የተዛባ የአስተራረስ ዘዴዎችና የደን ቃጠሎ አካባቢ እንዲጎዳና ወደ በረሃማነት እንዲቀየር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።



ምስል 3.1 የማሳይ አርብቶ አደሮች

◆ የአየርና የውኃ ብክለትና መከላከያ ዘዴዎች

የአየር ብክለት

አየር በተፈጥሮና ሰው ሠራሽ በሆኑ ምክንያቶች ይበክላል። የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የሚተፋው አመድና ጭስ አየርን የመበክል አቅም አለው። የሰው ልጅ በተለያዩ ምክንያት በተፈጥሮ ደን ላይ እሳት ይለቃል። በድንገት የሚነሣ ሰደድ እሳት በደን ሀብትና በሌሎች ንብረቶች ላይ ከፍተኛ ጥፋት ከማድረሱም በላይ ጭሱም የአካባቢውን አየር ይበክላል። በንፋስ ኃይል የሚፈጠረው አቧራም ለአየር ብክለት ምንጭ ነው።

ከባቢ አየር ከመሬት የሚወጡ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን (chemicals) ይይዛል። የሰው ልጅ መሠረታዊ ፍላጎቱን ለሟሟላት፣ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ፣ የተለያዩ ምርቶችን ለማምረት የተለያዩ ማዕድናትን ይጠቀማል። ብናኝ፣ ጭስና ሌሎች አካላትን በቀጥታ ወደ ከባቢ አየር በመልቀቅ የአየር ብክለትን ያስከትላል። እነዚህ ቅንጣቶችም (particles) አየር በካዮች ይባላሉ።

የአየር ብክለት ምክንያቶችን በሁለት ክፍል መመደብ ይቻላል። እነርሱም

- የመጀመሪያ ደረጃ በካዮች እና
- የሁለተኛ ደረጃ በካዮች ናቸው

- **የመጀመሪያ ደረጃ በካዮች** የሚባሉት በቀጥታ ወደ ከባቢ አየር ገብተው የአየርን ተፈጥሮአዊ የጥራት ደረጃ የሚቀንሱ በካዮች ናቸው። እነዚህ በካዮች በተፈጥሮ ወይም ሰው ሠራሽ በሆነ ምክንያት ሊፈጠሩ ይችላሉ። ለምሳሌ በነዳጅ ኃይል ከሚንቀሳቀሱ መኪናዎች፣ ከፋብሪካዎች፣ ከማዕድን ማውጫ ቦታዎች፣ ከደን ቃጠሎ፣ ከእሳተ - ገሞራ ፍንዳታ በመውጣት ወደ ከባቢ አየር የሚገቡ ብናኞች የመጀመሪያ ደረጃ በካዮች ናቸው።

የሚከተሉት ከመጀመሪያ ደረጃ በካዮች ጥቂቶቹ ናቸው። እነርሱም፡-

- ካርቦንዳይ ኦክሳይድ
- ሰልፈር-ኦክሳይድ
- ናይትሬት-ኦክሳይድ
- አባራ ናቸው።

- **ሁለተኛ ደረጃ በካዮች** የሚፈጠሩት ንጥረ - ነገሮች ሲደባለቁ ነው። ለምሳሌ ሰልፈርዳይ ኦክሳይድ ከኦክሲጅን ጋር ሲደባለቅ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ይሆናል።

$$\text{ሰልፈር ዳይኦክሳይድ} + \text{ኦክሲጅን} = \text{ሰልፈር - ትራይኦክሳይድ}$$

ሰልፈር - ትራይኦክሳይድ ጋዝ ከአንፋሎት (ትነት) (water vapor) ጋር ከባቢ አየር ውስጥ ሲደባለቅ ሰልፈሪክ አሲድ ይፈጥራል።

$$\text{ሰልፈር - ትራይኦክሳይድ} + \text{አንፋሎት} = \text{ሰልፈሪክ አሲድ}$$

ሰልፈር - ዳይኦክሳይድ በቀላሉ መተንፈስ አያስችልም። ብርሃን የሚሸፍን ቀለል ያለ ደመና ወይም ጭጋግ (Smog) የሚፈጠረው በካይ ንጥረ - ነገሮች ከፀሐይ ጋር ባላቸው መስተጋብር የተነሣ ነው።

$$\text{አባራ እና ጭስ} + \text{ደመና} + \text{የፀሐይ ብርሃን} = \text{ጭጋግ (Smog)}$$

የአየር ብክለት የሚከተሉትን ችግሮች ያስከትላል።

- የሰውና የእንስሳትን ጤንነት ይጎዳል።
- የእዕዋትንም እድገት ይገታል።
- በከተማዎች አካባቢ የአየር ንብረት ለውጥ ያስከትላል።
- የአሲድ ዝናብ እንዲፈጠር ያደርጋል።
- የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋን ያመጣል።
- የከባቢ - አየር ሙቀት እንዲጨምር ያደርጋል።

ከፋብሪካዎችና ከተለያዩ መጓጓዣዎች የሚወጣ ጭስ በብዛት መኖር፣ የካርቦንዳይኦክሳይድ ልቀት እና ከተለያዩ ምንጮች የሚፈጠረው ካርቦንሞኖክሳይድ የከተማዎችን ሙቀት እንዲጨምር ያደርጋል። በከተማዎች አካባቢ ከፍተኛ መጠን ያላቸው ከሰል፣ ፔትሮልየምና የተፈጥሮ ጋዝ ኃይል ለማመንጨት ጥቅም ላይ ይወላሉ። የኃይል ምንጮች ሲቃጠሉ የሚወጣው ጭስ ሰልፈር - ዳይኦክሳይድ አለው። ሰልፈር - ዳይኦክሳይድ ደግሞ ትነት ጋር ሲደባለቅ ሰልፈሪክ - አሲድ እና ናይትሪክ - አሲድ ይፈጥራል። አሲዶቹ በተራቸው የአሲድ ዝናብ እንዲፈጠር ያደርጋሉ።

• የአየርን ብክለት መከላከያ ዘዴዎች

አየርን ከብክለት ለመከላከል የሚከተሉትን ዘዴዎች መተግበሩ ጠቃሚ ነው።

- መንግሥት በዕድገት መርሐግብሩ ለአካባቢ ጥበቃ ቅድሚያ በመስጠት በጀት መደብ አፈጻጸሙን መከታተልና መቆጠር አለበት።
- የበለፀጉ ሀገሮች ከፋብሪካዎቻቸው የሚወጡትን በካይ ኬሚካሎች መጠን ለመቀነስ፣ ለኃይል ማመንጫ ከሚጠቀሙባቸው የኒኩለር ጣቢያዎች ሾልከው የሚወጡትን ንጥረ ነገሮች ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ጥረት ማድረግ ይኖርባቸዋል።
- ከሰል፣ ፔትሮልየምና ጋዝ ከመጠቀም ይልቅ ጭስ - አልባ የኃይል ምንጮችን መጠቀም በስፋት ሊጠናከርና ሊበረታታ ይገባል።
- የግል መጓጓዣ (transport) ከመጠቀም ይልቅ የሕዝብ መጓጓዣዎችን በስፋት መጠቀም
- በከተማዎች የሚታየውን የሀዘብ መተፋፈግ ለመቀነስ የቤተሰብ ምጣኔ ፕሮግራም አገልግሎትን ማስፋፋት።
- ደኖችን መንከባከብና የአሳት አደጋ መከላከያ ዘዴዎችን በተመለከተ የሕዝቡን ግንዛቤ ማሳደግ
- ቆሻሻን በየቦታው እየጣሉ አካባቢን ከመበክል መቆጠብ።
- የአየር ብክለት መንስኤና መከላከያ ዘዴዎችን በተመለከተ ኅብረተሰቡን ማስተማር ናቸው።

ወሰን ጥናት

የአየር ብክለት በሕንድ

በሕንድ አየር ብክለት ያለው በአብዛኛው በከተማዎች አካባቢ ነው። ይኸም የሚሆነው በከተማዎች አካባቢ ብዙ የቤት አውቶሞቢሎች፣ ኢንዱስትሪዎችና የኃይል መስጫ ጣቢያዎች በብዛት ስለሚገኙ ነው። ፈጣን የኢንዱስትሪ ዕድገትና የከተማ መስፋፋት ቢኖርም የአየር ብክለቱን ለመቆጣር የሚያስችል ተገቢ ዘዴ አልተፈጠረም። ከሃያ ሦስት ሚልዮን በላይ የሕዝብ ቁጥር ያላቸው የሕንድ ከተሞች የዓለም የጤና ድርጅት ካስቀመጠው የጤና ደረጃ አመለካኝ (indicator) በላይ የሆነ የአየር ብክለት ይታይባቸዋል። በሕንድ ለተፈጠረው የአየር ብክለት የሚከተሉት ዋና ዋና ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። እነርሱም ከተሽከርካሪዎች የሚወጣ ጭስ፣ ከኢንዱስትሪና ከቤት በጭስ መልክ የሚወጡ በካይ ጋዞች ናቸው። በዚህም መሠረት ከፍተኛ የአየር ብክለት የሚታይባቸው የሕንድ ከተሞች ዴልሂ፣ ካልከታ፣ ሞምባይ፣ ቼኒ፣ አህመዳባጋድ፣ ባንግሎር፣ ሀይድራባድ፣ ፑን እና ካንፑር የመሳሰሉት ናቸው።



ምስል 3.2 ኬሚካል ኢንዱስትሪ በጃፓን

• የውኃ ብክሶት

- የውኃ ብክሶት ምንድን ነው?
- ስውኃ ብክሶት ዋነኛ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው?

ውኃ ተበክለ ማለት ተፈጥሮአዊ የጥራት ደረጃው ቀነሰ ማለት ነው። ለውኃ መበክል የሚከተሉት ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። እነርሱም፦

• የእርሻ እንቅስቃሴ

የእርሻ ምርትን ለማሳደግ እንደ ግብአት የሚያገለግሉ የማዳበሪያ ዓይነቶች፣ ፀረ-ተባይና አረም ማጥፊያ መድኃኒቶች (Chemicals) አፈር ውስጥ ከተደባለቁ በኋላ በዝናብ ውኃ እየታጠቡ ወደ ወንዝ ከዚያም ወደ ባሕር ውስጥ ይገባሉ። እነዚህም ወደ ወንዝና ወደ ባሕር የገቡት ፎስፈረስና ናይትሬት ንጥረ-ነገሮች **ዋቅላሚ** (Algae) የተባሉ የውኃ ውስጥ ተክሎች እንዲበቅሉ ያበረታታሉ። ዋቅላሚዎች የአክሲጅን ፍጆታቸው ከፍተኛ በመሆኑ የአሳዎችንና የሌሎች ፍጥረታትን የአክሲጅን ድርሻ ይሻማሉ።

• ከመኖሪያ ቤት የሚወጣ ፈሳሽና ደረቅ ቆሻሻ

በገጠርና በከተማ ከመኖሪያ ቤቶች የሚወጣው ፈሳሽና ደረቅ ቆሻሻ በቀጥታ ወደ ውኃ አካላት ስለሚለቀቅ የውኃ አካላትን ይበክላል። ይህንን የተበክለ ውኃ ሳይታከምና ሳይጣራ ለምግብ ዝግጅት፣ ለመጠጥ፣ ለመታጠቢያና ለማጠቢያ ለመሳሰሉት አግልግሎቶች መጠቀም በጤንነት ላይ ከፍተኛ ችግር ያስከትላል። በእርሻ ሥራ ላይም ከፍተኛ ተጽእኖ ያሳድራል።

• የኢንዱስትሪ ቆሻሻ

ብዙውን ጊዜ ፋብሪካዎች በባሕር መዳረሻ አካባቢ፣ በወንዞች መገናኛና ዳርቻ ላይ ይመሠረታሉ። ይህም ለንግድ ሥራ፣ ለፋብሪካ መሣሪያዎች ማቀዝቀዣና የማጠቢያ ውኃ ለማግኘት እንዲሁም ባሕሩን ወይንም ወንዙን በቀጥታ ለፋብሪካ ዝቃጭ ማራገፊያነት ለመጠቀም ነው። ንጹሕ የቧንቧ ውኃ ለማግኘት የማይችሉ ሰዎች በዚህ መንገድ የተበከለውን የወንዝ ውኃ ለተለያዩ አገልግሎት ስለሚያውሉት ከፍተኛ የጤና ጠንቅ ያስከትላል። በተጨማሪም የውኃ አካላትን ሥርዓተ ምኅዳር ያዛባል።

• የኢኮክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች

የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ሙቅ ውኃ ወደ ወንዝና ወደ ባሕር ይለቃሉ። ይህ ሙቅ ውኃ የወንዝና የባሕር ውኃ ሙቀት በመጨመር በውኃ ውስጥ የሚገኙ ሕይወት ያላቸው አካላት ሊቋቋሙት ስለማይችሉ ሥነ ሕይወታዊ ቀውስ ያስከትላል። በተጨማሪም የኦክሲጅን እጥረት እንዲፈጠር ያደርጋል።

በተመሳሳይ መልኩ ከኒውክሌር ማብላያ ጣቢያዎችና ከነዳጅ ማጣሪያዎች ድንገት አፈትልከው የሚወጡ (leakage) አደገኛ ንጥረ ነገሮች ከፍተኛ የጤንነት ችግር ያስከትላሉ። ለምሳሌ ከኒውክሌር ጣቢያ ሾልኮ የወጣ ሜሪኩሪ በሕጻናት ላይ የአእምሮ ችግርና የአካል ጉዳት ከማስከተሉም በላይ ሲወለዱም ያልተስተካከሉ እጅና እግሮች ያላቸው እንዲሆኑ ያደርጋል።

• የውኃ ብክለትን መከላከያ ዘዴዎች


- የማዘጋጃ ቤትና የኢንዱስትሪ ቆሻሻዎች የተደባለቁበት ውኃ ጥቅም ላይ ከመዋሉ በፊት በሚገባ ማከም ወይም ማጣራት
- ከዘመናዊ እርሻ የሚወጡ የፀረ አረምና ፀረ ተባይ ኬሚካል ዝቃጮች ፣ ከማዕድን ማውጫ ጣቢያ፣ ከፋብሪካዎች፣ ከጋራገሮችና ከመኖሪያ ሕንጻዎች በፍላጎት መልክ ከወራጅ ወንዝ፣ ከሐይቆችና ባሕሮች ጋር የሚደባለቁትን ንጥረ ነገሮች መቆጣጠር፣ ፍላጎቹ ወደ ውሃ አካላት እንዳይገቡ ማገድ
- ብክለት ቀናሽ ቴክኖሎጂዎችን ማዳበር።

ወሰን ጥናት

የማዳበሪያ ከረጢቱ ላይ የሚሰጡ መመሪያዎች/መገሰጫዎች

- እያንዳንዱ የማዳበሪያ ከረጢቱ ላይ ሦስት ቁጥሮች ተቀምጠዋል። እነዚህ ቁጥሮች ከረጢቱ ውስጥ ስንት በመቶ ናይትሬት፣ ስንት በመቶ ፎስፈረስ እና ስንት በመቶ ፓታሰየም እንዳለ የሚያመለክቱ ናቸው። ለምሳሌ ቁጥሮቹ 12-3-10 ቢሆኑ የከረጢቱ አስራ ሁለት በመቶ ናይትሬት፣ ሦስት በመቶ ፎስፈረስ እና አሥር በመቶ ፓታሰየም እንደሆነ ይገልጻል።
- የእያንዳንዱ ማዕድን ጥቅም ተገልጿል።
- አፈር ውስጥ መጨመር ያለበትን የማዳበሪያ መጠን ከቦታውና ከአፈሩ ዓይነት ጋር በማገናዘብ ከረጢቱ ላይ ተገልጿል
- ከተሰጠው መጠን በላይ መጨመር እንደሌለትም ያስጠነቅቃል።
- ማዳበሪያ ከተጠቀምን በኋላ ማዳበሪያ የነካውን እጃችንን በደንብ መታጠብ እንዳለብን ያስጠነቅቃል።

- የማዳበሪያውን ከረጢት ለምግብ እህል ወይም ዱቄት መያዣነት መጠቀም እጅግ አደገኛ ነው።



ምስል 3.3 የማዳበሪያ ከረጢት

የክለሳ ጥያቄዎች 3.1

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች፡-

- ሥርዓተ ምኅዳር ምንድን ነው?
- የተፈጥሮ ሀብቶች መመናመን ስንል ምን ማለታችን ነው?
- የውኃና የአየር ብክለት ምክንያቶች ምንድን ናቸው?
- የተፈጥሮ ሀብቶች ምንድን ናቸው?

ለ. የቡድን ሥራ

በአካባቢያችሁ በሥርዓተ ምኅዳር ውስጥ በሚገኙ አካላት መካከል የሚኖረውን ግንኙነት በተመለከተ መረጃዎችን አሰባስቡ። ከዚያም በተወካዮችሁ አማካኝነት እክፍላችሁ ውስጥ ተወያዩበት።

ሐ. የሚከናወኑ ተግባራት

- በአካባቢያችሁ ሥርዓተ ምኅዳር ውስጥ ሕይወት ያላቸውንና የሌላቸውን ነገሮች በየፈርጁ ለይታችሁ ዘርዝሩ።

3.2 የዓለም ሙቀት መጨመር መንስህና ውጤት

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ካጠናቀቃችሁ በኋላ፡-

- የዓለም ሙቀት መጨመር መንስህን ትለያላችሁ።
- የዓለም ሙቀት መጨመር በሰዎች፣ በእጽዋትና በዱር አንስላት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ ትገመግማላችሁ።

ቀጠላ ቃላት

- ↳ አፍላሽ
- ↳ የኦዲዮ ገጣፊ
- ↳ አሲዳማ ዝናብ

የዓለም ሙቀት መጨመር (Global warming) ምክንያቶች



- ዓለም አቀፍ የሙቀት መጨመር ስንጠቃ ምን ማስታወቅን ነው?
- የዓለም አቀፍ ሙቀት መጨመር ምክንያቶችና ውጤታቸውን ዘርዘረ::
- የዓለም አቀፍ የሙቀት መጨመር ሁኔታን ስመቀነስ መወሰድ ያስባቸው አርምጃዎች ምንድን ናቸው?
- ስለ አፍላሽ (Green house effect) የምታውቁትን ስፔር መግለጫ ዳፍ::

◆ የአፍላሽ (Green house effect) ተጽእኖ

በከባቢ አየር (Atmosphere) የሚካሄድ ድርጊት ውጤት ጣሪያ ግርግዳው መስታወት ሆኖ አረንጓዴ ቀለም ከተቀባ ቤት ውስጥ ከሚካሄድ ድርጊት ውጤት ጋር ይመሳሰላል። ምክንያቱም ከባቢ አየር ወደ መሬት የሚመጣውን አብዛኛውን ባለአጭር ሞገድ የፀሐይ ብርሃን በቀላሉ ሲያስተላልፍ ከመሬት ተንፀባርቆ የሚመለሰውን ባለረጅም የሙቀት ሞገድ ግን እንዳያመልጥ ፍጥነቱን ያዘገየዋል። በዚህ መንገድ የመሬት የአካባቢው ሙቀት ከፍተኛ ሆኖ እንዲቆይ ያደርጋል። በተጨማሪም በቀንና በማታ የሙቀት መጠን መካከል ከፍተኛ ልዩነት እንዳይኖር ይከላከላል። አፍላሽ (Green house effect) የምንለው ይኸንን ሁኔታ ነው። የአፍላሽ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በርና መስኮቶቹ ሙሉ በሙሉ የተዘገቡ መኪና ነው። የዚህን መኪና በር በመክፈት ወደ ውስጥ ስትገቡ ሙቀቱ ከፍተኛ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ሙቀት ከመሬትና ከከባቢ አየር ወደ ላይ ማለትም ወደ ሕዋ መውጣቱ የማያቋርጥ ሂደት ነው።

መሬት ከቀን እስከ ቀትር ባለው ጊዜ ወደ ከባቢ አየር አንጸባርቃ ከምትመልሰው የሙቀት ሞገድ በላይ ከፍተኛ ሙቀት ታገኛለች። በዚህ የተነሳ በመሬት አካባቢ ያለው የሙቀት መጠን ከሰዓት በኋላ ከስምንት እስከ አሥር ሰዓት ድረስ ሙቀቱ እየጨመረ ይሄዳል። ማታ ማታ የሚኖረው ሁኔታ ግን ከዚህ ለየት ያለ ነው። መሬት ማታ ሙቀትን አንጸባርቃ በመመለሷ ምክንያት የሙቀት መጠን ይቀንሳል። የመሬት ወለል ከመቀዝቀዡም በላይ የከባቢ አየር ሙቀትም ይቀንሳል። መሬት ከከባቢ አየር በበለጠ የሙቀት ሞገድን ስለምታንጸባርቅ ከከባቢ አየር የበለጠ ትቀዘቅዛለች።

ስለ አፍላሽ (Green house effect) ሲነሣ በከባቢ አየር የሚገኙ ጋዞች ሚና መረሳት የለበትም። ከአፍላሽ ጋዞች በተለይ ካርቦንዳይ ኦክሳይድ በተለያዩ ምክንያቶች ከመሬት ወጥቶ ከከባቢ አየር ጋር ይደባለቃል። ይህም ፀሐይ በተቃራኒው ወደ መሬት የሚመጣውን ባለአጭር ሞገድ የፀሐይ ጨረር ያለአንዳች ችግር ወደ መሬት እንዲደርስ ያደርጋል። ከመሬት ተንፀባርቆ ወደ ከባቢ አየር የሚመለሰውን ባለ ረጅም ሞገድ ጨረር እንደብርድልብስ አምቆ በመያዝ የከባቢ አየር ሙቀት መጠን እንዲጨምር ያደርጋል። ከባቢ አየር ውስጥ ከሚገኙት የአፍላሽ ጋዞች 0.03 በመቶ የሚሆነው ካርቦንዳይኦክሳይድ ነው። ስለዚህም ይህ ጋዝ የአየር ንብረትን ለመለወጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በአሁኑ ጊዜ የአፍላሽ ጋዞች መጠንና ዓይነት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። ይህም ሙቀትን አፍኖ በመያዝ የዓለም ሙቀት መጠን እንዲጨምር (Global warming) ምክንያት ሆኗል። የዓለም የሙቀት መጠን እስከ 2003 ዓ.ም ድረስ ብቻ በ5° ሴልሽየስ ጨምሯል። ይኸን ለውጥ የበለጠ ለመረዳት ቀጥሎ የቀረበውን ምስል ተመልከቱ።



- መሬት የምትጠቀምበት መቀት 51%
- የሚባክነው መቀት 49%

ምስል 3.4 የአፍላሽ ተጽእኖ

የዓለም መቀት መጨመር (Global Warming) ውጤቶች

- በአፍላሽና በዓለም መቀት መጨመር መካከል ያለው ግንኙነት ምንድነው?

ሀ. የካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO₂) መጠን መጨመር

ለዓለም መቀት መጨመር ዋነኛ መንስህ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠንና የሌሎች የአየር በካይ ጋዞች መጠን መጨመር ነው። ይሁን እንጂ ከሁሉም በላይ ለመቀት መጨመር ዋነኛው መንስህ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመር ነው። ባለፈው መቶ አመት ብቻ የከባቢ አየር መቀት አሥራ - አምስት በመቶ ጨምሯል። ይህ ሁኔታ በዚህ ከቀጠለ በ2042 ዓ.ም የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን አሁን ያለውን እጥፍ ይሆናል። በቀጣዩ ምዕተ ዓመት የዓለም አማካኝ (average) የመቀት መጠን ከ1.50 — 4.5° ሴልሽየት ሊጨምር እንደሚችል ይገመታል። የበለጸጉ ሀገሮች በዓለም ላይ ከሚገኘው የኃይል ፍጆታ ¾ ኛውን ተጠቃሚዎች እንደሚሆናቸው ለዓለም መቀት መጨመር ዋናዎቹ ተጠያቂ ናቸው። ከአፍላሽ ጋዞች የካርቦን ዳይኦክሳይድ ድርሻ ሰባ ሁለት በመቶ ነው።

ለ. የክሎሮፍሎር ካርቦን (CFCs) ጋዞች መሰቀቅ

የሰው ልጅ ወደ ከባቢ አየር የሚለቃቸው የክሎሪን (chlorine) ቤተሰብ ንጥረ - ነገሮች ክሎሮፍሎር ካርቦን ኖች (Chlorofluorocarbons — CFCs) ተብለው ይጠራሉ። እነርሱም የሚገኙት ከኤሮሶሎች (Aerosols) ለምሳሌ የፀጉር ቀለም (hair spray)፣ የጠረን ማስወገጃ ንጥረ - ነገሮች (deodorants)፣ በራራ ነፍሳትን ማጥፊያ መድኃኒቶች (Fly killers)፣ ከታሽጉበት ቆርቆሮ ለማስወጣት የሚጠቅሙ (propellants) ጋዞች ናቸው። ሌሎች የክሎሮፍሎር ካርቦን ጋዝ ምንጮች ደግሞ የአየር መቀት ማስተካከያዎች (Air conditioners)፣ ማቀዝቀዣዎች፣ የመሳሰሉት ናቸው። ከአፍላሽ ጋዞች የክሎሮፍሎር - ካርቦን ድርሻ አሥራ ሦስት በመቶ ነው።

ሐ. የሜቴን ጋዝ መጨመር

ሜቴን ጋዝ ሽታና ቀለም የሌለው እንደ ነዳጅ ጥቅም ላይ የሚውል ጋዝ ነው። የሚገኘውም ከብስባሽ ሙት አካላት፣ ከቆሻሻ መጣያና ማጠራቀሚያዎች፣ ከአረንጓዴ መሬቶች፣ ከእንስሳት ፍግና ከእርሻ ማሳዎች ነው። ከአፍላሽ ጋዞች የሜቴን ድርሻ አሥር በመቶ ነው።

መ. የኒውትሮፎስ ትክሳይድ (Nitrous oxide) መጨመር

ኒውትሮፎስ ትክሳይድ የሚገኘው ከመኪናዎች ጭስ፣ ከጋይል ማመንጫ ጣቢያዎች እና ከእርሻ ማዳበሪያ ማዕድናት ነው። ከአፍላሽ ጋዞች ውስጥ አምስት በመቶ ድርሻ አለው።

ወሰን ጥናት

ኤልኒኖ (El Niño)

በሰላማዊ ውቅያኖስ(Pacific Ocean) ጠረፋማ አካባቢ የሚመላለሱ የፔሩና የኢኳዶር አሳ አስጋሪዎች ኤልኒኖን ለብዙ ዓመታት ያውቁታል። በየሰባት ዓመቱ በታኅሣሥና በጥር ወራት በእነዚህ ሀገሮች ጠረፋማ የውቅያኖስ ዳርቻዎች የሚገኙ አሳዎች ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ። የአሳ ማስገናኝም ሥራ ይቋረጣል። የደቡብ አሜሪካ አሳ አስጋሪዎች ይህንን ክስተት ኤልኒኖ በማለት ይጠሩታል። ኤልኒኖ በስፖንጅ ቋንቋ “ትጻኑ ክርስቶስ” እንደሚለት ነው። ይህንን ስም የሰጡበት ምክንያትም ወቅቱ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል የሚከበርበት በመሆኑ ነው።

ኤልኒኖ በሂደት ላይ ባለበት ወቅት በነፋስና በውቅያኖስ ሞገድ፣ በውቅያኖስና በከባቢ አየር ሙቀትና በሥራ-ሕዋ መካከል ያለውን ግንኙነት (መስተጋብር) በመቀየር በዓለም ዙሪያ ያልተጠበቀ የአየር ጠባይ ሁኔታን በማስከተል ከፍተኛ ጥፋት ያመጣል።

በመሠረቱ ሳይንቲስቶች እንኳ እስከዛሬ ድረስ ኤልኒኖ እንዴት እንደሚፈጠር በትክክል አልተረዱም። ይሁን እንጂ በ1985 ዓ.ም. በካሊፎርንያ (የተባበሩት አሜሪካ ግዛቶች) የደረሰው የጉርፍ አደጋ፣ በ1987 ዓ.ም. በደቡብ አሜሪካ፣ በአፍሪካና በአውስትራሊያ ለታየው ድርቅ መከሰት ኤልኒኖ ምክንያት እንደነበረ ይታመናል። ኤልኒኖ በተከሰተበት አካባቢ በጥቂት ሰዓታት ያለፈ ቢሆንም ሞት፣ የንብረት ውድመት፣ የመሠረተ ልማት መፈራረስ፣ የዛፎች መገንደስ፣ የቤቶች መፈራረስ አስከትሏል። ሁሉም ኤልኒኖዎች በባሕርያቸው አንድ ዓይነት አይደሉም። የከባቢ አየር መስተጋብርም ቢሆን በሁሉም ዓይነት ኤልኒኖ ወቅት አንድ ዓይነት ላይሆን ይችላል። የኤልኒኖን አመጣጥ፣ ምንነት፣ የሚያስከትለውን ጥፋት ለማወቅ እንዲሁም ቅድመ - ማስጠንቀቂያ ለመስጠት የሚያስችል ጥናት በመደረግ ላይ ነው።

◆ የኦዞን ንጣፍ (O₃ ንጣፍ) መሸንቆር

የኦዞን ንጣፍ ሥራ-ሕዋ በሚባለው የከባቢ አየር ክፍል(ከባሕር ወለል በላይ ከ25-30 ኪሎሜትር) ውስጥ ይገኛል። የኦዞን ንጣፍ አደገኛ ባለአጭር ሞገድ የፀሐይ ጨረር (ultraviolet rays of the sun) ወደ መሬት

እንዳይደርስ የሚከላከል የከባቢ አየር ክፍል ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በሥራ-ሕዋ (stratosphere) ውስጥ የሚገኘው የአዞን ንጣፍ እየሳሳና እየተሸነቀረ ነው። በየዓመቱ የተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶችን የቆዳ ስፋት ያክል ሽንቁር (ቀዳዳ) በአንታርክቲካ ውቅያኖስ አካባቢ (አናት ላይ) ባለው የአዞን ንጣፍ ላይ እየተሰተዋለ ነው። በ1981ዓ.ም ተመሳሳይ ሽንቁር በአርክቲካ አካባቢም (አናት ላይ) መኖሩ ታይቷል። ይህ አደገኛ የፀሐይ ጨረር ወደ መሬት ከደረሰ በተለይ የቆዳ ካንሰርን ያስፋፋል። የቆዳ ካንሰር በስፋት የሚታየው ጥቁር ቆዳ ካላቸው ሰዎች ይልቅ ነጭ ቆዳ ባላቸው ሰዎች ላይ ነው። የምግብ ሰብል ዕድገትንም ያስተንጉላል። በሰዎች ላይ የአተነፋፈስ ችግር ከማስከተሉም በተጨማሪ መጥፎ ሽታና የራስ ምታት ያመጣል። የአየር ሙቀትም ይጨምራል።

ለአዞን ንጣፍ መሸንቆር ዋነኛ ምክንያቶች ክሎሮፍሎሮ-ካርቦንስ የተባሉ የክሎሪን ቤተሰብ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ወደ ከባቢ አየር መለቀቃቸው ነው። የአንድ በመቶ የአዞን መሸንቆር አሁን ያለውን የቆዳ ካንሰር መጠን በአመስት በመቶ ያሳድገዋል። ይኸ የአዞን ንጣፍ መሸንቆር ከ1961 ዓ.ም ጀምሮ ዕድገቱ ሦስት በመቶ ነው።

◆ አሲዳማ ዝናብ

አሲዳማ ዝናብ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየውና የታወቀው በ1940ዎቹ ዓ.ም በስካንዲኔቪያን ሀገሮች ንጹሕ ውኃ ውስጥ በርካታ አሳዎች ሞተው ከተገኙ በኋላ ነበር። ሞተው የተገኙት አሳዎች የነበሩበት ውኃ ከመጠን ያለፈ የአሲድ መጠን ተገኝቶበታል። ተጨማሪው አሲድ በዝናብ ውኃ አማካኝነት የመጣ መሆኑም ተረጋግጧል። ስለሆነም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የአሲድ ዝናብ የሚለው ስያሜ እየተለመደ መጥቷል። ለአሲድ መፈጠርም ምክንያት የሆኑት ከኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች፣ ከኢንዱስትሪና ከመኪናዎች የሚወጡ ሰልፈር - ዳይኦክሳይድ (Sulphur-dioxide) እና ናይትሮጂን - ኦክሳይድ (Nitrogen — oxide) የሚባሉ ጋዞች ናቸው። እነዚህ ጋዞች በንፋስ ግፊት ባሕርና ሀገሮችን አቋርጠው በደረቅ ክምችት (dry deposition) መልክ መሬት ላይ የሚከማቹ አለበዚያም ወደ አሲድነት ተቀይረው ሰልፈሪክ አሲድ (sulphuric acid) እና ናይትሪክ አሲድ (Nitric acid) በመሆን በዝናብ መልክ በእርጥብ ክምችትነት (wet deposition) ሊመጡ ይችላሉ። በአሁኑ ጊዜ በመላው ሰሜን ምዕራብ አውሮፓ ሀገሮች የ "PH" መጠን በ4 እና 4.5 መካከል ነው። እስከዛሬ ከተመዘገቡት ሁሉ ዝቅተኛው PH 2.4 ነው። እዚህ ላይ መገንዘብ የሚያስፈልገው የ PH መጠን በአንድ ቁጥር ቀነሰ ማለት የአሲድ መጠን በአሥር እጅ ጨመረ ማለት ነው።

- የ "PH" ቁጥሮች ከ0-14 ነው። የ"PH" ዋጋ የሚገልጸው የአንድ ነገር የአሲድ ወይም የአልካላይን መጠን ነው።

◆ የአሲድ ዝናብ የሚያስከትላቸው ተጽእኖዎች

- የሐይቆች አሲዳማነት በመጨመሩ በርካታ አሳዎችና እጽዋት ሞተዋል።
- የአፈር አሲዳማነት ሲጨምር የሰብል ዓይነቶች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል።
- ደኖች በሚበቅሉበት አካባቢ ያሉ ተክሎች በጣም አስፈላጊ የሆኑ ንጥረነገሮች እንደ ካልሰየምና ፓታስየም ያሉት ታጥበው ስለሚሄዱ (leached) ደኖቹ ይጠፋሉ። ለእጽዋት ዕድገት አስፈላጊ በሆኑ ማዕድናት ምትክ ለእጽዋት ሥር አደገኛ የሆኑ ማንጋኒዥና አልሙኒየም የተባሉ ማዕድናት ብቅ ይላሉ። በዚህም የተነሳ እጽዋቱ ድርቅን፣ ውርጭንና የእጽዋት በሽታዎችን መቋቋም ይሳናቸዋል። ቅጠሎቻቸውንም ያራግፋሉ።
- በአሲድ ዝናብ ምክንያት ሕንጻዎች ቀለማቸውን ያጣሉ። መሸርሸርም ይደርስባቸዋል።
- ውኃ የበለጠ አሲዳማ ሲሆን የጤና ጠንቅ ይሆናል። ለምሳሌ ውኃ ውስጥ የአልሙኒየም መጠን ሲበዛ አዕምሮ ነገሮችን እንዳያስታውስ /እንዲረሳ / ለሚያደርግ በሽታ (Alzheimer’s disease) ያጋልጣል።



ምስል 3.5 የአሲድ ገናብ ውጤቶች



ምስል 3.6 የአሲድ ገናብ በሕንጻዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ

◆ የግግር በረዶ መቅለጥ (Melting Ice /Glacier)

የግግር በረዶ መቅለጥና በፈሳሽ/በውኃ መልክ መንዝ የሙቀት መጠን ለመጨመሩ ማሳያ ነው። በመካከለኛው እስያ የሚገኘው የቲቤት ተራራ አናት ላይ የነበረው ግዙፍ ግግር በረዶ የአካባቢው ሙቀት ከ2.5 እስከ 4 ሴልሽየስ በመጨረሰው ምክንያት መጠኑ በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል። የአልፓየን ግግር በረዶም ቢሆን መጠኑ ሃምሳ በመቶ ቀንሷል።

የዓለም የሙቀት መጠን በዋልታዎች አካባቢ እየጨመረ ይሄዳል። ይህም የዋልታዎች አካባቢ ግግር በረዶዎች እየቀለጡ ወደ ውቅያኖሶች በመግባት የውቅያኖሶችን ከፍታ እንዲጨምር ያደርጋል። አማካይ የባሕር ወለል ከፍታ(mean sea level) በአሥር ጫማ እንኳ ቢጨምር በርካታ የዓለም ሀገሮችንና የጠረፍ ከተማዎችን የማጥለቅለቅ አቅም ይኖረዋል።

◆ የጉርፍ አደጋ (flooding)

በጉርፍ የመጥለቅለቅ አደጋ በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። እነርሱም፦

1. በሐሩራዊ አውሎ ንፋስ (Tropical Cyclone) ምክንያት ወደፊት ወይም ወደላይ የሚንቀሳቀሱ ተገፍቶ ገብ ኃይሎች ንፋሶች (storms or tidal surges) ይፈጠራሉ። እነዚህ አውሎ ንፋሶች በተለያዩ ስሞች ይጠራሉ። ለምሳሌ ሃሪኬን፣ ታይፉን፣ ዊሊ ዊሊ በመባል ይጠራሉ።
2. የወንዞች ያለቅጥ መሙላትና ከመውረጃ ቦታቸው አልፈው መውጣት ናቸው።

◆ በወንዞች መሙላት የሚፈጠር የጉርፍ አደጋ

በሕንድ የጋንጀስና (Ganges) የብራህማፑትራ (Brahmaputra) ወንዞች ከሂማሊያ ተራራ ተነሥተው ቁልቁል በመፍሰስ ዝቅተኛ አካባቢ ሲደርሱ (ውቅያኖስ አካባቢ የሚደባለቁበት አካባቢ) ከተራራው አጥበው ያመጡትን ደለል ያከማቻሉ። የደለሉ መጠን እየጨመረ ሲሄድ በርካታ ደሴቶችን ይፈጥራል። እነዚህ ደሴቶች ደግሞ ወንዞቹን ባለ ብዙ ቅርንጫፎች ወይም አካፋዮች (distributories) አድርገዋቸዋል። የደለል ክምር ደሴቶቹም ለም ስለሆኑ ብዙ የሩዝ ሰብል አምራች ገበሬዎች ሠፍረውባቸዋል። ይሁን እንጂ የደለል ክምችት መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የወንዞቹ ዋና መውረጃ ቦታ ይዘጋሉ። ስለዚህ የወንዞቹ ውኃ ወደ ውጪ ስለሚፈስ ከጊዜ ወደ ጊዜ

የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋውን የከፋ ያደርገዋል። ይህ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ የሚከሰተው ሁልጊዜ ሰገር ዝናብ /ከሕንድ ውቅያኖስ የሚመጣ ዝናብ(monsoon rain) ወቅቱን ጠብቆ በሚዘንብበት ጊዜ ነው። ሌላው ለባንግላዴሽ በጎርፍ የመጥለቅለቅ አደጋ ምክንያት የሚሆነው ከሂማላያ ተራራ እየቀለጠ በውኃ መልክ የሚወርደው የበረዶ ክምር ነው። የተራራው ላይ ተክሎች (ደን) መመንጠር ደግሞ ሁኔታውን ያባብሰዋል።

◆ በእውሱ ንፋስ (Storm or Tidal surge) የሚፈጠር የጎርፍ አደጋ

በደቡባዊ ባንግላዴሽ የጋንጄስና የብራህማፑትራ ወንዞች በሚያመጡት የደለል ክምችት የተፈጠሩት ደሴቶች ለሩዝ ምርት ተስማሚ በመሆናቸው ከ30 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ገበሬዎች ሠፍረውባቸዋል። ይሁን እንጂ ከመስከረም 15 እስከ ታኅሣሥ 15 ባለው የመጸው ወቅት (Autumn) የታይፉን ንፋስ የሕንድ ውቅያኖስን ውኃ እየገፋ እስከ ቤንጋል የባሕር ወሽመጥ ያደርሰዋል። የቤንጋል የባሕር ወሽመጥም ወደ ባንግላዴሽ አቅራቢያ እየጠበበና ጥልቀቱም እየቀነሰ ይሄዳል። በዚህ መልክ የመጣው ውኃ አንዳንድ ጊዜ እስከ አራት ሜትር ርዝመት ያለው አውሎ ነፋስ ይፈጥራል። በነፋሱ ምክንያት የተፈጠረው ሞገድ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ የአራት ሜትር ከፍታ (ሽቅቦሽ) ይኖረዋል። ከዚህ የተነሳ ምንም ዓይነት የጎርፍ አደጋ የሌላቸው ደሴቶች በጎርፍ የመጥለቅለቅ አደጋ ያጋጥማቸዋል። ይህም ከፍተኛ የሕይወትና የንብረት ውድመት ያስከትላል። ለምሳሌ ቀይ መስቀል በ1973 ዓ.ም በተከሰተ አውሎ ነፋስ የደረሰውን አደጋ ከሦስት ቀናት በኋላ እንዳረጋገጠው 40,000 ሰዎች ሞተዋል። በወቅቱ ከአደጋው የተረፉት በሰዓት 180 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ይጓዝ የነበረውን የነፋስ ግፊት መቋቋም የቻሉ ብቻ ነበሩ።



ምስል 3.7 የባንግላዴሽ የጎርፍ መጥለቅለቅ

ክለሳ ጥያቄዎች 3.2

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- በከባቢ አየር (Atmosphere) ውስጥ ከሙቀት ጋር በተያያዘ የሚከናወኑ ድርጊቶች ከአፍላሽ (Green house) ጋር የሚመሳሰሉበትን ሁኔታ አስረዱ።
- ለዓለም ሙቀት መጨመር በዋናነት የሚጠቀሰው ጋዝ ምን ይባላል? ድርሻውስ ስንት በመቶ ነው?
- የክሎሮፍሎሮ ካርቦን ንጥረ ነገር ምንጮች ምንድን ናቸው?
- የአዞን ንጣፍ ጠቀሜታ ምንድን ነው?
- የአሲድ ዝናብ ምንድን ነው? አመጣጡና ውጤቱ ምን እንደሆነ በአጭሩ ግለጹ።
- ለግግር በረዶመቅለጥ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ዐበይት ምክንያቶች ምንድን ናቸው? የግግር በረዶ መቅለጥ የሚያስከትላቸው ችግሮች ምንድን ናቸው?

ለ. የሚከናወኑ ተግባራት

- የዓለም ካርታ ሠርታችሁ የጎርፍ አደጋ በተደጋጋሚ የሚያጠቃቸውን አካባቢዎች አመልክቱ።

ቀስፍ ቃላት

- ሥርዓተ ምኅዳር:- በአንድ ተፈጥሮአዊ አካባቢ በሚገኙ አጽዋት፣ እንስሳትና ሌሎችም ሕይወት ያላቸው ነገሮች የሕይወት ዑደት ተሳሥሮ፣ ከሌሎች ሕይወት ከሌላቸው ነገሮች ጋር ያላቸው ተጣምሮ እንዲሁም ከአካባቢያቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት የሚገለጽበት ተፈጥሮአዊ ሥርዓት ነው።
- ብክለት:- የአንድ የተፈጥሮ ሀብት (ውሃ፣ አየር፣ አፈር ወ.ዘ.ተ) የጥራት ደረጃ መቀነስና በሚፈለገው መጠን ጥቅም ላይ ስመዋል ያስመቻል ነው።
- የተፈጥሮ ሀብቶች:- በአንድ ተፈጥሮአዊ አካባቢ የሚገኙ ሰው ልጅ አገልግሎት የሚውሉ ውኃ፣ አፈር፣ ማዕድናት፣ አጽዋት፣ የዱር እንስሳት፣ አየር፣ ወንዝ የመሳሰሉትን ማለት ነው። የተፈጥሮ ሀብቶች በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ስሕይወታችን፣ ሰቁሳዊና ስመንፈሳዊ ፍላጎታችን አገልግሎት የሚሰጡን በተፈጥሮ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው።
- የተፈጥሮ ሀብት ውድመት:- የተፈጥሮ ሀብት ያስአግባብ ጥቅም ላይ ሲውሉ፣መጠናቸው ከጊዜ ወደጊዜ እያነሰ ሲሄድ፣ ሲገላቆሉና ሲጠፉ ያለው ሂደት ወይም ጥፋት ነው።
- የአሲድ ዝናብ:- በአየር መበከል ምክንያት በከፍተኛ ደረጃ የአሲድ መጠን የያዘ ዝናብ ነው።
- የዓለም ሙቀት መጨመር:- (Global warming) በአፍላሽ ጋዞች በተሰይሞ በካርቦንዳይኦክሳይድ ልቀት ምክንያት የዓለም ሙቀት እየጨመረ መሄድን ይመሰክታል።
- ጠፍ አፈር(laterite soil):- በሐረራዊው ዝናባማ ደን የሚገኝ የፓታሽ፣ የናይትሮጂን እና የፎስፎረስ ማዕድናት አጥረት የሚታይበት ነገር ገን በብረትና በአሰሚንደም ማዕድናት የዳበረ መካን አፈር (ለምነት የሌለው አፈር) ማለት ነው።

ማጠቃለያ

- ሥርዓተ ምኅዳር በአንድ ተፈጥሮአዊ አካባቢ (natural unit) የሚኖሩ የተክሎች፣ የእንስሳት፣ የሰውና የጥቃቅን ነፍሳት (organisms) የሕይወት ዑደት ትስስር፣ ከሌሎች ሕይወት ከሌላቸው ጋር ያላቸው ተጣምሮ እንዲሁም ከአካባቢያቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት የሚታይበት ተፈጥሮአዊ ሥርዓት (Ecosystem) ነው።
- የተፈጥሮ ሀብቶች በአንድ ተፈጥሮአዊ አካባቢ የሚገኙ ለሰው ልጅ ጥቅም የሚሰጡ ልዩ ልዩ አካላት (Elements) ስብስብ ነው።
- የተፈጥሮ ሀብትን በተገቢ መንገድ መጠቀም ያለመቻልና በተፈጥሮ ሀብቱ ላይ ጥፋት (ጉዳት) ማድረስ የተፈጥሮ ሀብት ውድመት ያስከትላል።
- በተፈጥሮ ሀብቶች መካከል ጥብቅ ቁርኝት በመኖሩ ከፍተኛ መደጋገፍ አለ። ስለዚህ የአንድ የተፈጥሮ ሀብት ሕልውና መካከት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ በሌላኛውም የተፈጥሮ ሀብት ሕልውና ላይ ተጽእኖ ያስከትላል።
- የሰው ልጆች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ለአየር፣ ለውኃና ለአፈር መበከል አስተዋጽኦ አለው።
- አፍላሽ (Green house effect) ለዓለም ሙቀት መጨመር ዋነኛ ምክንያት ነው።
- የአዞን ንጣፍ (ozone layer) እንደ ጃንጥላ ሆኖ አደገኛ የፀሐይ ጨረር (Ultraviolet rays of the sun) ወደ መሬት እንዳይደርስ የሚከላከል በከባቢ አየር (Atmospheres) የሚገኝ ንጣፍ ነው።
- ክሎሮ ፍሎሮ ካርቦን (CFCS) ጋዝ ለአዞን ንጣፍ መሸንቆር በዋና ምክንያትነት ይጠቀሳል።
- አሲዳማ ዝናብ በውኃ አካላት የብዝሃ ሕይወት መጥፋትን፣ የሰብል ዕድገት መዘግየትን፣ የጤና ስጋትን፣ የሕንጻዎችና ሐውልቶች መሸርሸርን ያስከትላል።
- የዓለም የሙቀት መጠን መጨመር በአካባቢያችን ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽእኖ እያስከተለ ይገኛል። የዓለም ሙቀት መጨመር በተለይ የዋልታዎች አካባቢ የግግር በረዶ የመቅለጥ መጠን መጨመርን፣ የባሕር ጠለል ከፍታ መጨመርን ያስከትላል። ይህ ደግሞ በተራው በአካባቢው የሚገኙ ዝቅተኛ ቦታዎችን በጎርፍ መጥለቅለቅን የሕይወትና የንብረት ውድመትን ያስከትላል።

**ምዕራፍ
ሦስት**

የክስሳ ጥያቄዎች

ሀ. እውነት ወይንም ሐሰት

የሚከተሉትን ጥያቄዎች እውነት ወይም ሐሰት በማለት መልሱ።

1. የዓለም የሙቀት መጠን መጨመር ለግግር በረዶ መቅለጥ አስተዋጽኦ አለው።
2. የክሎሮፍሎሮ-ካርቦንስ ወደ ከባቢ አየር መለቀቅ ለአዞን ንጣፍ መሸንቆር ዋነኛ ምክንያት ነው።
3. የደኖች መጨፍጨፍ ለዓለም ሙቀት መጨመር ምንም ዓይነት አስተዋጽኦ የለውም።
4. አሲዳማ ዝናብ በውኃ አካላት ላይ የብዝሃ ሕይወት መመናመንን ያስከትላል።
5. የተፈጥሮ ሀብት ውድመትን ለመከላከል ከአካባቢያችን ምንም ነገር መጠቀም አይገባም።

ለ. አዛምድ

በ"ሀ" ረድፍ ሥር ያሉትን ዓረፍተ ነገሮች በ"ለ" ረድፍ ሥር ካሉት ቃላት ጋር አዛምዱ።

ሀ

ለ

- _____ 1. የእጽዋት መጨፍጨፍ
- _____ 2. የአፍላሽ ጋዝ ውጤት
- _____ 3. የዋቅላሚ መራባት
- _____ 4. የከባቢ አየር ሙቀት ይጨምራል
- _____ 5. መሬትን ከአደጋኛ ፀሐይ ጨረር ተከላካይ

- ሀ. ካርቦን ዳይኦክሳይድ
- ለ. የአዞን ንጣፍ
- ሐ. የዓለም ሙቀት መጨመር
- መ. የተፈጥሮ ሀብት ውድመት
- ሠ. የቆዳ ካንሰር
- ረ. አሲዳማ ዝናብ
- ሰ. ብክለት
- ሸ. ፎስፈረስና ናይትሬት
- ቀ. ሥርዓተ ምኅዳር

ሐ. ምርጫ

ለሚከተሉት አንዱ ለበረሃማነት መከሰት ምክንያት አይደለም።

1. ከሚከተሉት አንዱ ለበረሃማነት መከሰት ምክንያት አይደለም።
 - ሀ. የሕዝብ ቁጥር መጨመር
 - ለ. ዘመናዊ የእርሻ ዘዴዎችን መጠቀም
 - ሐ. የግጦሽ ቦታን ከአቅም በላይ መጠቀም
 - መ. ደኖችን መመንጠር

- 2. ከሚከተሉት አንዱ የአፍላሽ ጋዞችን ምንነት አይገልጽም።
 - ሀ. አደገኛ የፀሐይ ጨረር ወደ መሬት እንዳይደርስ ይከላከላሉ።
 - ለ. የዓለም ሙቀት እንዲጨምር ያደርጋሉ።
 - ሐ. የበረዶ መቅለጥና የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋን ያመጣሉ።
 - መ. ለበረሃማነት መስፋፋት አስተዋጽኦ አላቸው።
- 3. በአንድ ተፈጥሮአዊ አካባቢ የሚኖሩ ሕይወት ያላቸውና የሌላቸው ነገሮች የእርስ በእርስ ግንኙነትና ከአካባቢያቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት _____ ይባላል።
 - ሀ. ሥነ ምኅዳር
 - ለ. ምቹጌ
 - ሐ. ሥርዓተ ምኅዳር
 - መ. ብዝኃ ሕይወት
- 4. ከሚከተሉት አንዱ በሥርዓተ ምኅዳር ውስጥ አይካተትም።
 - ሀ. አለቶችና ማዕድናት
 - ለ. አፈር፣ ውኃና አየር
 - ሐ. ጥቃቅን ነፍሳት፣ እጽዋትና እንስሳት
 - መ. መልሱ የለም።
- 5. ከሚከተሉት አንዱ የእርሻ ማዳበሪያ ከመጠን በላይ በመጠቀም ይከሰታል።
 - ሀ. የአየር ብክለት
 - ለ. የሰዎችና የእንስሳት መካኔነት
 - ሐ. የከርሠ ምድር ውኃ ብክለት
 - መ. የፀረ ሰብል ነፍሳት ወረርሽኝ

መ. ባዶ ቦታ ሙሉ።

የሚከተሉትን ክፍት ቦታዎች በተስማሚ ቃላት ወይም ሐረጎች ሙሉ።

- 1. የአሲድ ዝናብ በውኃ አካላት ላይ _____ ያስከትላል።
- 2. የአዙን መሽንቆር በሰዎች ጤና ላይ _____ ያስከትላል።
- 3. ወደ ከባቢ አየር በቀጥታ በመግባት የአየሩን ተፈጥሮአዊ የጥራት ደረጃ የሚቀንሱ ነገሮች _____ ይባላሉ።
- 4. የአሲድ ዝናብ በሰው ልጆች ላይ የሚያስከትለው የጤና ችግር _____ በመባል ይታወቃል።

ሠ. የአጥር መልስ ጥያቄዎች

ለሚከተሉት ጥያቄዎች አጭር መልስ ሰጡ።

- 1. የማዳበሪያ ንጥረ - ነገሮችን ከሚፈለገው በላይ መጠቀም የሚያመጣው ችግር ምንድነው?
- 2. የኤሊኒኖ ምንነትና ውጤቱን በአጭሩ አብራሩ።
- 3. በዓለም ሙቀት መጨመር፣ በግግር በረዶ መቅለጥና በጎርፍ መጥለቅለቅ መካከል ያለውን ተያያዥነት (ግንኙነት) በአጭሩ ግለፁ።
- 4. ከኒውክሊየር ማብላያ ጣቢያዎች አፈትልከው የሚወጡ ንጥረ ነገሮች የሚያስከትሉትን ጉዳት ዘርዝሩ።

ፍተሻ

ልታከናውኗቸው የምትችሏቸውን ተግባራት ለመግለጽ ይህን (✓) ምልክት በሳጥኖቹ ውስጥ በማኖር አመልክቱ።

- 1. የተፈጥሮ ሀብቶች መመናመንና በሥርዓተ ምኅዳር ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት እንዲቀንስ ማድረግ
- 2. የተፈጥሮ ሀብቶችን በመንከባከብ ረገድ የበኩሉን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ።
- 3. ዐበይት አየርና ውኃ በካቶችን እጠቅሳለሁ።
- 4. የዓለም ሙቀት መጨመር መንስኤን እለያለሁ።
- 5. የዓለም ሙቀት መጨመር በሰዎች፣ በተፈጥሮ እጽዋትና በዱር እንስሳት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ እገመግማለሁ።

ምዕራፍ ስራት

ሕዝባዊ ጉዳዮች

ከምዕራፍ የሚጠበቅ አጠቃላይ ውጤት

ተማሪዎች የዚህን ምዕራፍ ይዘቶች ተምራችሁ ካጠናቀቃችሁ በኋላ፡-

- ወጣቶች ኤች. አይ. ቪ. / ኤድስን በመዋጋትና፣ የሥነሕዝብ ፖሊሲንና የጾታ እኩልነትን በማረጋገጥ ዙሪያ ያላችሁን አስተዋጽኦ ታደንቃላችሁ።
- የወጣት አጥፊነትን መቀነስ የሚያስችሉ ዘዴዎችን በምሳሌ ታስረዳላችሁ።
- የተባበሩት መንግሥታት ዋና ዋና ተግባራት የመተዳደሪያ ደንቦችና የዓለም አቀፍ ትስስር ጽንሰ ሐሳብ ትገልጻላችሁ።

4.1 ሕዝብ ነክ ጉዳዮች

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- ኤች አይ.ቪ/ኤድስን ለመዋጋት የሚያስችል የሕይወት ክህሎት ታዳብራላችሁ።
- የኤች. አይ. ቪ/ኤድስ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለ ወገኖችን የሚንከባከቡ ግለሰቦች አርአያ አድርጋችሁ ትከተላላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ☞ መታቀብ
- ☞ መገሰፊ
- ☞ መደብ

4.1.1 ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን በመዋጋት ዙሪያ የወጣቶች ሚና

በዓለም ከሚገኘው ሕዝብ ግማሽ የሚሆነው ዕድሜው ከ25 ዓመት በታች ነው። በኤች.አይ.ቪ ከተያዙ ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚደርሱ ወጣቶች ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 24 ዓመት ነው። በአፍሪካ ደግሞ ዕድሜያቸው ከ15-24 ዓመት የሚደርስ አራት ሚሊዮን ወጣት ሴቶች በቫይረሱ ተይዘዋል። በኢትዮጵያም በኤች.አይ.ቪ ከተያዙት የኅብረተሰብ ክፍሎች አብዛኛዎቹ ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 24 ዓመት የሆኑ ወጣቶች ናቸው። በተለይም የወጣት ሴቶች ያለ ዕድሜ ጋብቻ፣ ጠለፋ፣ የሴት ልጅ ግርዛትና አስገዳዶ መድፈር ሴቶች ለቫይረሱ ያላቸውን ተጋላጭነት ከፍተኛ ያደርገዋል።



ምስል 4.1 ቀዩ ሪቫን

የኤች.አይ.ቪ. ቫይረስን ከደም ውስጥ የሚያጠፋ ወይም ኤድስን ፈጽሞ የሚያድን ክትባትም ሆነ ፈዋሽ መድኃኒት እስከዛሬ ድረስ አልተገኘም። ነገር ግን ቫይረሱ በደም ውስጥ ከገባ በኋላ በብዛት እንዳይራባ ወይንም የተፈጥሮ አቅምን በማዳከም ለሞት እንዳያደርስ የሚረዳ ፀረ ኤች.አይ.ቪ. መድኃኒት ተገኝቶለታል። ፀረ ኤች.አይ.ቪ. መድኃኒት ተጓዳኝ በሽታዎችን ለመከላከል፣ ሕመምን ለመቀነስና የተሻለ ሕይወት ለመምራት ያስችላል። ይህ መድኃኒት የቫይረሱን ሥርጭት ለመግታት የሚያስችል ባለመሆኑ ቫይረሱ የሚያስከትለውን ማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ተጽእኖ ዋነኛው ስልት መከላከል ነው። የኤች.አይ.ቪ./ ኤድስን ሥርጭት ለመግታት ሁሉም ዜጎች ይልቁንም ወጣቶች በሽታው የሚተላለፍበትን መንገድ ጠንቅቀው በማወቅና የአስተሳሰብ ለውጥ በማምጣት ራሳቸውንና ኅብረተሰቡን ከቫይረሱ መከላከል ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህም ወጣቶች ኤች.አይ.ቪ. የሚተላለፍባቸውን መንገዶች ለመከላከል የሚከተሉትን ሦስቱን የ መሆራ ሕግጋት (መታቀብ፣ መወሰንና መጠቀም) ማወቅ ይጠበቅባቸዋል።

- 1. **መታቀብ፦** ከጋብቻ በፊት የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከማድረግ መቆጠብ ለኤች.አይ.ቪ፣ ለተለያዩ የአባላዘር በሽታዎች፣ ላልተፈለገ እርግዝና እንዲሁም ከሥጋት ነጻ ያደርጋል። ስለዚህም ተማሪዎች ትምህርታቸውን አጠናቀው ትዳር እስኪመሠርቱ ድረስ ከግብረ ሥጋ ግንኙነት ታቅበው መኖር አለባቸው።
- 2. **መወሰን፦** ዕድሜያቸው ለትዳር የደረሱ ተቃራኒ ጾታዎች ትዳር እስኪመሠርቱ ድረስ እንዲሁም በትዳር ያሉ ለፍቅረኛቸውና ለትዳር ጓደኛቸው ታማኝ በመሆን አንድ ለአንድ ተወስነው መኖራቸው አስደሳችና ጤናማ ግንኙነትን ለመፍጠር ያስችላል።
- 3. **መጠቀም፦** የግብረ ሥጋ ግንኙነት ሲደረግ በተገቢው መንገድ ኮንዶም መጠቀም ያልታቀደ እርግዝናን፣ የአባላዘር በሽታና ኤች.አይ.ቪ/ ኤድስን ለመከላከል ይረዳል።

የሕይወት ክህሎትን ማሳደግ

ወጣቶች የሕይወት ክህሎትን በማዳበር የአመለካከት ለውጥ ማምጣት ይችላሉ። የሕይወት ክህሎት ዓላማና ተግባር ወጣቶችን ከመጥፎ ተግባር ማዳንና በመልካም ሥነ ምግባር ጸንተው እንዲቆዩ ማስቻል ነው። የሕይወት ክህሎት ለዕለት ተዕለት ሕይወት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማሟላት፣ በየዕለቱ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት፣ ራስን ከአደጋ ለመከላከል፣ አመለካከትን ለመለወጥ፣ አቅምንና ብቃትን ለማሳደግ ይረዳል።

ወጣቶች የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ሥርጭትን ለመግታት በሚደረገው ትግል የበኩላቸውን ሚና መጫወት አለባቸው። ወጣቶች በኤች.አይ.ቪ. ቫይረስ እንዳይያዙ የሚከተሉትን የሕይወት ክህሎት ማዳበር ይገባቸዋል።

- ራስን ማወቅ፣ ለራስ ክብር መስጠትና ለሌሎችም ክብር መስጠት ተገቢ መሆኑን መገንዘብ፤
- ከሰዎች ጋር መግባባት፣ ከሰዎች ጋር የሚደረጉ የእርስ በእርስ ግንኙነቶችን በማወቅ በመከባበርና በመቻቻል አብሮ የመኖር ልምድን ማዳበር፤
- በጾታና በዕድሜ አቻ የሚመጡ በጎ ያልሆኑ ተጽእኖዎች፣ ፈተናዎች ወይም ተግዳሮቶች (Challenges) መቋቋምና ለፈተናዎች መከሰት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን በመለየት መፍታትና ውሳኔ መስጠት፤
- ከተቃራኒ ጾታ ጋር የሚፈጠር ግንኙነት መደምደሚያን ከጊዜያዊ ስሜት ወጣ ብሎ አርቆ ማሰብ፤
- የውስጥ ስሜትን መቋቋም እንዲሁም ከሌሎች ጋር ስሜትን መጋራት፤
- በችግር፣ መከራና ፈተናን መጋፈጥና መወጣት
- ጤናን ሊጎዱ ከሚችሉ ተግባራት መራቅ
- አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ሁኔታዎችን በመገምገም ራስን ከአደጋ ማራቅ
- ከጋብቻ በፊት የሚፈጸም የግብረ ሥጋ ግንኙነት በግል ሕይወት፣ በቤተሰብ ኑሮና በኅብረተሰብ ደረጃ የሚያስከትለውን የጤና፣ የሥነ ልቦና፣ የምጣኔ ሀብትና የማኅበረሰብ ቀውስ በመረዳት የመታቀብ መርህ ማዳበር
- ጥንቃቄ የሳይለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚያስከትለውን አደጋ መገንዘብ ናቸው።

በተጨማሪም ወጣቶች ጎጂ ወይም አሉታዊ ተግባራትን አስወግደው የሚከተሉትን ጤናማ ተግባራት ማዳበር አለባቸው።

- አዘውትሮ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ፤
- በቂና የተመጣጠነ ምግብ መብላት፤
- ራስን ከኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ እና ከሌሎች ተላላፊ በሽታዎች መከላከል፤
- የግልጽና የአካባቢን ንጽሕና መጠበቅ፤
- ማናቸውንም ዓይነት ሱስ ከሚያስይዙ እንደ ሲጋራ፣ ሺሻ፣ አደንዛዥ ዕጽ፣ አልኮል የመሳሰሉት መራቅ፤
- በኅብረተሰብ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ድርጊት ከመፈጸም (ለምሳሌ ከቡድን ጸብ፣ በመንገድ ላይ ሴቶችንና አረጋውያንን ከመስደብ፣ ስርቆት፣ ከማጭበርበር፣ ከአሉባልታና ወላጆችንና ታላላቆችን ከማዋረድ) መቆጠብ ተገቢ ነው።

የአቻ ግፊትን መቋቋም

- በአቻዎቻችሁ ግፊት የፈጸማችሁትና የምታስታወቁትን ድርጊትና ወጤቱ ምን እንደነበር እንሥታችሁ ተወያዩ።

ተማሪዎች የተለያዩ ውሳኔ ላይ እንድትደርሱ የሚያስገድዷችሁ የተለያዩ ሁኔታዎች ሊያጋጥሟችሁ ይችላሉ። በተለይ የአቻ ግፊት ሲያጋጥም አስቀድሞ **ምን ማድረግ አለብኝ?** የሚል ውሳኔ የሚሻ የሕሊና ጥያቄ ሊነሣ ይችላል። የአቻ ግፊት ሲያጋጥም በጉዳዩ ምንነት ላይ በጥልቀት ማሰብና ተያይዘው ሊመጡ የሚችሉ አደጋዎችን አስቀድሞ በማየት ተገቢ ውሳኔ ላይ መድረስ ያስፈልጋል።

አንዳንድ ጊዜ የዕድሜ አቻዎቻችሁ ያልተፈለጉ ወይም አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮችን እንድትቀበሉ ወይም እንድትፈጽሙ ግፊት ሊያደርጉ ይችላሉ። ለምሳሌ፦

- አልኮል እንድትጠጡ ሊጋብዟችሁ ወይም ሊያዘጋጁችሁ ይችላሉ።
- የተለያዩ አደንዛዥ ዕጽ እንድትጠቀሙ ሊጠይቁችሁ ወይም ሊያስገድዷችሁ ይፈልጋሉ።
- የግብረ ሥጋ ግንኙነት እንድትፈጽሙ ሊያግቧችሁ ወይም ሊያታልሏችሁ ይችላሉ።

በአቻዎቻችሁ በትምህርታችሁ፣ በነገው ራዕዮችሁ፣ በአካላችሁ፣ በሕይወታችሁ፣ በጤናችሁ ላይ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ የተለያዩ ጥያቄዎች ወይም ግብዣዎች ሲቀርቡላችሁ በእርጋታ ማስተዋል የተሞላበት ውሳኔ በመወሰን ራሳችሁን ከማይጠቅም ቁጭትና ጸጸት ማዳን አለባችሁ። ዘወትር **አስተውሎ የሚራመድ ብዙ ርቀት እንደሚጓዝ** በማመን ከቤተሰባችሁ፣ በአካባቢያችሁ ጥሩ የሕይወት ተሞክሮ ካላቸው ሰዎችና ከመምህራን ጋር በገጠማችሁ ፈተና ላይ ያለምንም ፍርሐትና ይሉኝታ በግልጽ የመወያየት ልምድ እንዲሁም ያመናችሁበትን ጉዳይ በጽናት በመያዝ የአቻ ግፊትን የመቋቋም ችሎታ ማዳበር አለባችሁ። የተለያዩ የሕይወት ክህሎት በማዳበር ዘወትር ራሳችሁን ከአቻ ግፊት ተጽእኖ ነጻ ማድረግ ይጠበቅባችኋል።

ተማሪዎች ራዕይ ሲናራቸው ይገባል።

ተማሪዎች በሕይወታቸው ሊደርሱበት ወይም ሊያሳኩት የሚያልሙት ራዕይ ሲናራቸው ይገባል። ራእይ ማስቀመጥ የሕይወት አቅጣጫን ለመለየትና ጊዜን፣ ሀብትንና ጉልበትን በተገቢ ተጠቅሞ ስኬታማ ሕይወት ለመምራት ያስችላል። ራዕይ የሌለው መድረሻውን አያውቅም። ሕይወቱን በዘፈቀደ ስለሚመራ ሕይወቱ ግራ የተጋባና በፍርሃት የተሞላ ነው። ተማሪዎች ከዚህ ችግር ለመውጣት ግልጽ ራዕይ ነድፎ ማስቀመጥ ተገቢ ነው።

ተማሪዎች ራዕዮችሁን ለማሳካት እንቅፋት የሚሆኑ ብዙ ነገሮች ሊያገጥሟችሁ ይችላሉ። በሕይወታችሁ የሚገጥሟችሁን ፈተናዎች ተቋቁማችሁ ማለፍ ካልቻላችሁ ካሰባችሁበት መድረስ አትችሉም። ለምሳሌ፦

- ራዕይን አጥብቆ አለመያዝ፣
- በተለያዩ ሱስ መጠመድ፣
- ጊዜን በአግባቡ አለመጠቀም፣
- በአቻ ግፊት መሸነፍ፣
- ከጋብቻ በፊት የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸም ራዕዮችሁ እንዳይሳካ ሊያደናቅፉ ይችላሉ።

የሚከተሉትን ተግባራት ማከናወን ራዕይን ለማሳካት ይረዳሉ።

- ራዕይን በጽናት ለመወጣት መዘጋጀት፣
- ራዕይን ለማሳካት በጽናት መሥራት፣
- የመምህራንን፣ የወላጆችና የሌሎች ሰዎች ጠቃሚ ምክሮችን ማዳመጥና መተግበር፣
- ከመጥፎ ሱስና ልማድ መራቅ፣
- የጥናት፣ የሥራና የእረፍት ጊዜን በመወሰን በዕቅድ መመራት፣
- ተመሳሳይ ራዕይ ያላቸው ጓደኞችን መምረጥ፣
- የራዕይ ስኬትን ሊያደናቅፉ የሚችሉ ነገሮችን መለየትና ሲያጋጥሙ እርምጃ መውሰድ ተገቢ ነው።

ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው የሚገኝ ወገኖችን መንክባክብ

የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ በደማቸው የሚገኝ ወገኖችና የኤድስ ሕሙማን ከቤተሰባቸውና ከማኅበረሰባቸው ጥላቻና መገለልን ሳይሆን ፍቅርንና ሥነ አዕምሯዊ ድጋፍን ሊያገኙ ይገባል። ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ላለባቸው ወገኖች የሚሰጥ ፍቅርና እንክብካቤ የመከላከያ ኃይላቸው በቶሎ እንዳይጎዳ አዎንታዊ አስተዋጽኦ አለው።

ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ላለባቸው ወገኖች የሚሰጥ ፍቅርና እንክብካቤ ትልቅ ጥረትን ይጠይቃል። ይህንን ፍቅርና እንክብካቤ ለመስጠት ተማሪዎች፡-

1. ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ካለባቸው ወገኖች ጋር በቂ ጊዜ ማሳለፍ አለባቸው።
2. ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች ክብደታቸው እንዲጨምርና ከሕመማቸው እንዲያገግሙ የአመመጋገብ ሁኔታቸውን፣ የመመገቢያ ስዓታቸውን፣ የሚወዱትንና የማይወዱትን የምግብ ዓይነት በተመለከተ ማወያየት ያስፈልጋል።
3. ገንቢ፣ ኃይል ሰጪና በሽታ ተከላካይ የተለያዩ ማዕድናትን የያዙ ምግቦችን በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ እንዲሁም በቀላሉ እንዴት የተመጣጠነ ምግብ ማዘጋጀት እንደሚችሉ ማስተማር ይችላሉ።
4. ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች የተመጣጠነ ምግብ መመገባቸው የመከላከያ ኃይላቸው በፍጥነት እንዳይቀንስ ስለሚያደርግ በአንጻራዊ ረጅም ዕድሜ እንዲኖሩ ያግዛቸዋል። ስለዚህም ተማሪዎች ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች ለዚህ ጉዳይ እርዳታ ለመስጠት ከተቋቋሙ ድርጅቶች ድጋፍ የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት ይጠበቅባቸዋል።
5. አዳዲስ የሕመም ምልክቶች በታዩ ቁጥር በወቅቱ ወደ ሐኪም በመሄድ የሕክምና እርዳታ የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይገባል።
6. መልካም የጤና ሁኔታ ሲኖራቸው ቀላል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያርጉ መርዳት ያስፈልጋል።
7. ብቻቸውን የሚኖሩ ወገኖችን በቂ ጊዜ ሰጥቶ ማጫወት ይገባል። በተጨማሪም ሌሎች ሰዎች እንዲገቡባቸውና አብረዋቸው እንዲጫወቱ ማበረታታት ያስፈልጋል።

ማግለል ምንድ ነው?

ማግለል አንድን ሰው ወይም ማኅበረሰብ በሌሎች ፊት ዝቅ ተደርጎ የሚታይበት ሥነ አእምሮአዊና ማኅበራዊ ተጽእኖ ነው። ማግለል ከቆዳ ቀለም፣ ከብሔረሰባዊ ማንነት፣ ከቋንቋ፣ ከሙያ፣ ከጤና ሁኔታና፣ ከሰውነት አካላዊ ክፍሎች ጋር በተገናኘ የዝቅተኝነት ስሜት እንዲፈጠር የሚያደርግና አሉታዊ ተጽእኖ የሚያስከትል ደርጊት ነው።

አድሎ ምንድን ነው?

አድሎ ለሰዎች እኩል ወይም ተመሳሳይ መብት፣ ትኩረት፣ እንክብካቤና ድጋፍ በመስጠት ፋንታ አንድን ወገን ከሌላው አስበልጦ ወይም አሳንሶ በማየት የሚፈጠር ልዩነት ነው። በአድሎ የተነሣ አንዳንዶች ፖለቲካዊና ሰብአዊ መብታቸውን ተነፍገው ወይም ከሌሎች የተለዩ ተደርገው ፍትሐዊ ባልሆነ መንገድ ይስተናገዳሉ።

በተመሳሳይ ሁኔታ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች በተለያዩ አካላት አድሎ ሲደርስባቸውና መብታቸው ሲጣስ ይስተዋላል። በሀገራችን ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ጋር በተያያዘ የሚደርሰውን የመገለልና የአድሎ ችግር ለመቅረፍ በመንግሥትና በፍትሕ አካላት በየደረጃው የሚወሰዱ ተግባራዊ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው።

ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ባለባቸው ወገኖች የሚደርሰውን አድሎና መድሎን ለማስወገድ የሃይማኖት አባቶች፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ የፍትሕ አካላትና አጠቃላይ ኅብረተሰቡ ከመንግሥት ጎን መቆም አለባቸው። ይህም፡-

- ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ያለባቸው ወገኖችን በራስ የመተማመን ብቃት ለመገንባት ያስችላል።
- ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች የሚደርስባቸውን ማኅበራዊ መገለል የሚቋቋሙበት ክህሎትን ያዳብራሉ።

- የኅብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ ይረዳል።
- ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች ሊኖራቸው የሚችለውን ማህበራዊ ግንኙነት ለማስተካከል እገዛ ያደርጋል።

የክለሳ ጥያቄዎች 4.1.1

በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- ኤች. አይ. ቪ./ ኤድስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ መንገዶችን ግለጹ።
- ተማሪዎች ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ያለባቸው ወገኖችን ለመንከባከብ የምትችሉበትን መንገዶች ዘርዝሩ።
- በአካባቢያችሁ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ባለባቸው ወገኖች ላይ የሚደርስ መገለልና አድሎ እንዴት መወገድ እንደሚችል ግለጹ።

4.1.2 ፈጣን የሕዝብ ቁጥር ዕድገትን መቆጣጠሪያ ስልቶች

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- የሕዝብ ዕድገትን ሁኔታ በኢትዮጵያ ትተነትናላችሁ።
- የሕዝብ ዕድገትን ለመግታት የተነደፉ ስልቶችን ትለያላችሁ።
- የኢትዮጵያን የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ጠቀሜታንና የድህነት ቅንሳ ስትራቴጂ ትደግፋላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ↔ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ
- ↔ የወልደት መጠን

- ↔ የሞት መጠን
- ↔ ሥነ ሕዝብ

◆ የሕዝብ ቁጥር ዕድገት በኢትዮጵያ

እ.አ.አ በ1900 ዓ.ም. አካባቢ የኢዮጵያ ሕዝብ ብዛት 11.8 ሚሊዮን ነበረ። በዚያን ወቅት ዓመታዊ የሕዝብ ቁጥር ዕድገት መጠን 0.2 በመቶ ነበር። ይህ የዕድገት መጠን ቢቀጥል ኖሮ የሕዝቡ ቁጥር በአጥፍ ለመጨመር 346 ዓመታት ይወስድ ነበር። ነገር ግን እ.አ.አ ከ1900 ዓ.ም. በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር በፍጥነት እያደገ በመምጣቱ በ60 ዓመት ውስጥ በአጥፍ ጨምሯል። በተጨማሪም እ.አ.አ ከ1960 ዓ.ም. እስከ 1990 ዓ.ም. በነበረው ሠላሳ ዓመት የሕዝቡ ቁጥር በሚያስገርም ፍጥነት እንደገና ጨምሯል። በዚህ የተነሣ እ.አ.አ ከ1970 ዓ.ም. ጀምሮ የሕዝብ ቁጥር በአጥፍ የሚጨምርበት ጊዜ ወደ 24 ዓመት ወርዷል። የሕዝብ ቁጥር በአጥፍ የሚጨምርበትን ጊዜ የሚወስነው የሕዝብ ቁጥር ዕድገት መጠን ነው።

እ.አ.አ በ1984 ዓ.ም. በተደረገው የመጀመሪያ የሕዝብና የቤቶች ቆጠራ መሠረት ኢትዮጵያ በአጠቃላይ 40.07 ሚሊዮን ሕዝብ ነበራት። እ.አ.አ በ1994 ዓ.ም. በተደረገው ሁለተኛው የሕዝብና የቤቶች ቆጠራ ደግሞ አጠቃላይ የሕዝቡ ብዛት 53.48 ሚሊዮን ሕዝብ ደርሶ ነበር። እ.አ.አ ከ1984 ዓ.ም. እስከ 1994 ዓ.ም. በነበረው ጊዜ የሕዝቡ

ቁጥር በዓመት 2.9 በመቶ ዕድገት አሳይቶአል። የሕዝቡ ብዛት በአሥር ዓመት ውስጥ 13.4 ሚሊዮን ሕዝብ ጨምሮአል።

የሕዝብ ቁጥር ዕድገትን የሚወስኑት የውልደት መጠን፣ የኅልፈተ ሕይወት መጠን እና የፍልሰት መጠን ናቸው።

- በወሲድ መጠንና የኅልፈተ ሕይወት መጠን መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?

ውልደት መጠን፡- ማለት ከአንዲት ሴት በሕይወት የሚወለዱ የሕጻናት ቁጥር ነው።

የኅልፈተ ሕይወት መጠን፡- ማለት ከአንድ ሺህ ሰው መካከል በዓመት ውስጥ በሞት የሚለየው ሰው መጠን ነው።

ኢትዮጵያ በዓለም ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የውልደት መጠን ከሚያስመዘግቡ ሀገር አንዷ ናት። እ.አ.አ በ1984 ዓ.ም. በእያንዳንዷ ሴት የነበረው አጠቃላይ የውልደት መጠን 7.52 የነበረ ሲሆን እ.አ.አ በ1994 ዓ.ም. ደግሞ ወደ 6.74 ወርዷል። በከተማና በገጠር የሚታየው የውልደት መጠን የተለያየ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ በዓለም ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሞት መጠን ከሚታይባቸው ሀገራት ኢትዮጵያ አንዷ ናት። የኅልፈተ ሕይወት መጠን በጣም ከፍተኛ ሲሆን የቻለው በሕዝቡ ድህነትና ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የተነሣ ነው። ይህ ሁኔታ በተደጋጋሚ በሚከሰተው ድርቅና ረቃብ ምክንያት እየጨመረ መጥቷል። የፍልሰት መጠን በኢትዮጵያ የሕዝብ ዕድገት ላይ የሚያስከትለው ተጽእኖ አነስተኛ ነው። ምክንያቱም የሕዝቡ እንቅስቃሴ ዝቅተኛ በመሆኑ የተነሣ ነው።

◆ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ በኢትዮጵያ

- ሥነ ሕዝብ ምንድን ነው?
- የሥነ - ሕዝብ ፖሊሲ ዓይነቶችን ዘርዘረ።

ሥነ ሕዝብ በአንድ በታወቀ ቦታ የሚኖር ሕዝብ የተለያዩ ገጽታዎች(ብዛት፣ የጾታና የዕድሜ ቅንብር፣ የዕድገት ምጣኔና መልክእ ምድራዊ ሥርጭት) ከማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ እንዲሁም ለኑሮ አስፈላጊ ከሆኑ ሀብቶች አንጻር የሚጠናበት የዕውቀት ዘርፍ ነው።

የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ የምጣኔ ሀብት፣ የማኅበራዊና የሥነ ሕዝብ ገጽታዎችን ማለትም የሕዝቡን ብዛት፣ የጾታና የዕድሜ ቅንብር፣ አሰራርና የዕድገት ምጣኔን ለመለወጥ የሚወሰድ እንዲሁም የሥነ ሕዝብ ገጽታዎች በሕዝቡ ኑሮና በሀብት አጠቃቀም ላይ የሚያሳድረውን ጫና ለመቀነስ የአንድ ሀገር ፍላጎት የሚገለጽበትና መወሰድ ያለበት የመፍትሔ እርምጃ የሚገለጽበት ሀገራዊ ሰነድ ነው። የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ በሕዝብ ብዛትና በተፈጥሮ ሀብቶች መካከል ጤናማ ግንኙነት ለመፍጠር የሚጠቅም መመሪያ ነው። ይህም በሕዝብ ብዛትና በምጣኔ ሀብት መካከል ሚዛናዊ ዕድገት ለማምጣት ይረዳል። የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ የአንድ ሀገር የዕድገት አቅጣጫን ለመቀየስ፣ በሕዝብ ብዛትና በምጣኔ ሀብት መካከል ሊኖረው ስለሚገባ ግንኙነት እንዲሁም የሕዝብ ቁጥርን ዕድገት በተመለከተ መወሰድ ስላለበት እርምጃ መረጃ ይሰጣል።

◆ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ዓይነቶች

በዓለም ላይ ሁለት ዓይነት የሥነ ሕዝብ ፖሊሲዎች አሉ። እነርሱም፡-

- ውልደትን የሚያበረታታ፣
- ውልደትን የማያበረታታ ተብለው ይከፈላሉ።

ሥነተዋልደን የሚያበረታታ ፖሊሲ፡- የሚነደፈው የሕዝብ ብዛት ዕድገትን ለመጨመር ሲታሰብ ነው።

ሥነተዋልደን የማያበረታታ ፖሊሲ፡- የሕዝብ ብዛትን ለመቀነስ ታስቦ የሚወጣ ፖሊሲ ነው።

የኢትዮጵያ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ውልደትን የማያበረታታ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ምሳሌ ነው። ኢትዮጵያ የምትታወቀው በፈጣን የሕዝብ ብዛት ዕድገት መጠን ነው። ዛሬ ሀገሪቱ በዓለም ላይ የሕዝብ ብዛታቸው እጅግ በጣም ፈጣን በሆነ መንገድ በመለወጥ ላይ ከሚገኙት መካከል አንዷ ናት። የሕዝብ ብዛት ዕድገት መጠን እ.አ.አ በ1900 ዓ.ም. ከነበረው 0.2 በመቶ እ.አ.አ በ1999 ዓ.ም ወደ 2.9 በመቶ አድጓል።

የኢትዮጵያ የሥነ ሕዝብ ሁኔታ

- ፈጣን የሕዝብ ቁጥር ዕድገት፤
- አብዛኛው የኅብረተሰብ ክፍል በወጣትነት ዕድሜ ክልል የሚገኝበት ሁኔታ፤
- ያልተመጣጠነ የሕዝብ ሥርጭት ዐበይት መገለጫዎቹ ናቸው።

የኢትዮጵያ የሥነ ሕዝብ ባሕርይ

1. በበርካታ የሀገሪቷ አካባቢዎች የምግብ ዋስትና እጥረት መኖር
 2. መሠረታዊ ማኅበራዊ አገልግሎቶች አሰጣጥ ዝቅተኛ መሆን ለምሳሌ የትምህርት፣ የጤናና የመኖሪያ ቤት አቅርቦት የመሳሰሉት
 3. የተለያዩ ዘርፎች ምጣኔ ሀብታዊ ምርታማነት ዝቅተኛ መሆን
 4. የአንድ ሰው አማካይ የመኖር ዕድሜ ዝቅተኛ መሆን
 5. የእናቶችና የሕጻናት ሞት ከፍተኛ መሆን ሀገሪቱ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ እንድታወጣ አስገዳጅ ሁኔታ ፈጥሯል።
- የኢትዮጵያ የሥነ-ሕዝብ ፖሊሲ አጠቃላይ ዓላማዎች ምንድናቸው?

የኢትዮጵያ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ አጠቃላይ ዓላማዎች

- የምጣኔ ሀብት ግንባታውን በማጠናከር የሕዝብ ቁጥር ዕድገት ምጣኔን በዕቅድ በመቀነስ በሕዝብ ቁጥር ዕድገትና በዝቅተኛ ምጣኔ ሀብት መካከል ያለውን ልዩነት ማስወገድ፤
- በተቀናጀ የልማት መርሐ ግብር አማካኝነት የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴውን ማስፋፋት፣ የሥራ ዕድል እንዲፈጠር ማድረግ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ማኅበራዊ ልማትን ማፋጠን፤
- ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረገውን የሕዝብ ፍልሰት መጠን መቀነስ፤
- የአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤን የሚያጠናክሩ ተገቢ እርምጃዎችን በመውሰድ በተለይ የገጠሩ አካባቢ ሰዎችን የማኖር አቅሙ እንዲጠበቅ ወይም እንዲሻሻል ማድረግ፤
- ሴቶችን ከባህላዊ ተጽእኖዎች፣ ከከባድና አሰልጅ ሥራዎች በማላቀቅና በማኅበረሰቡ ውስጥ ምርታማ ሆነው እንዲሳተፉ በማድረግ ምጣኔ ሀብታዊና ማኅበራዊ ደረጃቸውን ከፍ ማድረግ
- የተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች ማለትም የሴቶችን፣ የወጣቶችን፣ የሕጻናትንና የአዛውንቶችን ማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ሁኔታዎች እንዲሻሻሉ ማድረግ ናቸው።

◆ ፈጣን የሕዝብ ብዛት ዕድገትን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ የማስፈጸሚያ ስልጠኔዎች

በኢትዮጵያ ብሔራዊ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ላይ የሚከተሉት የማስፈጸሚያ ስልጠኔዎች ተቀምጠዋል።

1. ከመንግሥትና ከግል በሚገኝ የሀብት ድጋፍ የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን ሥርጭት በክሊኒኮችና በቤት ለቤት ዕደላ ጭምር ማስፋፋት፤
2. የሕጻናትን የአመጋገብ ችግር ለማስተካከል የጡት ማጥባት ዘዴ መጠቀም እንዲሁም ከእርግዝና በፊት ያለውን ጊዜ በትምህርት፣ መረጃ በመስጠትና፣ ግንኙነት በማጠናከር እንዲራዘም ማድረግ።
3. የሴቶች የጋብቻ ዕድሜ 18 ዓመትና ከዚያም ከፍ ያለ እንዲሆን ማድረግ፤
4. የሴቶችን የትምህርት ተሳትፎ ማሳደግ

5. ሴቶች በምጣኔ ሀብትና በማኅበራዊ ልማት ዘርፍ ተሳትፏቸውን እንዲያገለብቱ መርዳት
6. ተማሪዎች በተለይም ልጃገረጆች ተስማሚ የሆነ ሥራ እንዲመርጡ በሁለተኛ ደረጃና ከዚያም በላይ ባለው የትምህርት ተቋም የምክር አገልግሎት መስጠት፤
7. የሥነ ሕዝብና የቤተሰብ ኑሮ ትምህርት በመደበኛውና መደበኛ ባልሆነው የትምህርት ዘርፍ ተካቶ እንዲሰጥ ማድረግ፤
8. ሥነ ተዋልዶ ጤናን በተመለከተ የወጣቶች የምክር አገልግሎት የሚያገኙባቸው ማዕከላት እንዲመሠረቱ ማድረግ፤
9. በሥነ ተዋልዶ ጤና ዙሪያ የምርምር መርሐ ግብር ማመቻቸት፤
10. የሥነ ሕዝብ መርሐ ግብሮችን በተለይም ወንዶች በቤተሰብ ምጣኔ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ፤
11. በዘመናዊው ምጣኔ ሀብት ውስጥ የሴቶች ተሳትፎ የሚጨምርበትን ሁኔታ ማመቻቸትና የረጅም ጊዜ ፖሊሲ መንደፍና ተግባራዊ ማድረግ፤
12. የሥነ ሕዝብ መረጃዎችንና ትምህርት በመገናኛ ብዙኃን፣ በፖስተር፣ በቦርድ ወረቀቶችና በሌሎች ዘዴዎች ወደ ኅብረተሰቡ የሚደርስበትን መንገድ ማመቻቸት፡፡

በኢትዮጵያ የሥነ ሕዝብና ድህነት ቅነሳ ፖሊሲዎች ላይ የወጣቱ ሚና

በኢትዮጵያ የተከሠተው ፈጣን የሕዝብ ቁጥር እድገት በአካባቢ ላይ ተጽእኖ አስከትሏል። የምግብ አቅርቦትና የሕዝብ ብዛት ስላልተጣጣሙ ችግሩ ጎልቶ ይታያል።

ከማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት ጋር ያልተገናዘበ የሕዝብ ቁጥር ዕድገት በኅብረተሰቡ አጠቃላይ የኑሮ ደረጃ፣ የጤንነት ሁኔታና የጤና አገልግሎት ሽፋን፣ በትምህርት ሥርዓትና ጥራት፣ በሥራ ዕድል፣ በመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት በሌሎች ማኅበራዊ አገልግሎቶች ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራል። ስለዚህም መንግሥት ምጣኔ ሀብታዊና ማኅበራዊ ልማትን ያስቀደመ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ አውጥቷል። መንግሥት ያወጣው የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ዐቢይ ግብ የሕዝብ ዕድገት ምጣኔንና የሀገሪቷን የተፈጥሮ ሀብቶች የአጠቃቀም ስልት በማጣጣም የሕዝቡን የኑሮ ደረጃና ደኅንነት ማሻሻል ነው።

የሕዝብ ቁጥር ዕድገት መጠንን ለመቆጣጠር የቤተሰብ ምጣኔና የሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ሥርዓት ቁልፍ ሚና ይጫወታል። ነገር ግን አሁን ያለው የአገልግሎት ሥርጭት በስፋትም ሆነ በዓይነት እያደገ ነው። የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት በመደበኛ የጤና ተቋማትና በጤና ባለሙያዎች የቤት ለቤት አገልግሎት በወረዳዎችና በቀበሌዎች እየተሰጠ ነው። ስለዚህ የሥርጭት ሽፋኑን ለማስፋፋትና የተለያዩ የመከላከያ ዘዴዎችን ለተገልጋዮች ለማቅረብ ወጣቱ ወሳኝ ሚና ሊጫወት ይችላል። ወጣቱ የሚከተሉትን እርምጃዎች በመውሰድ ለሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ዓላማዎች ተግባራዊነት ይንቀሳቀሳል።

1. ቤት ለቤት በሚደረግ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች ዕድላ ይሳተፋል።
2. ጋብቻን ልደትንና ሞትን በመሰላሰሉ ዋና ዋና ክስተቶች ምዝገባ ላይ ይሳተፋል።
3. በአንዳንድ ወረዳዎችና ቀበሌዎች እንዲሁም በብዙ ትምህርት ቤቶች በተቋቋሙ የሥነ ሕዝብ ክብባት አማካኝነት የቤተሰብ ምጣኔን አስፈላጊነትና ፈጣን የሕዝብ ቁጥር ዕድገት በልማት ላይ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽእኖ አስመልክቶ ለኅብረተሰቡ ትምህርት በመስጠት ይሳተፋል።
4. ጤናማ አወላለድን በተመለከተ ወጣቶችን በምክር የሚረዳ የወጣቶች የምክር አገልግሎት ማዕከላት በመመሥረትና ከተመሠረተም በኋላ በንቃት በመሳተፍ ቁልፍ ሚና ይጫወታል።

ከምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች የመጀመሪያው ከዓለም ላይ ድህነትንና የረሃብን መስፋፋት መቀነስ ነው። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ መንግሥት ድህነትን ለመቀነስ ያወጣቸውን መመሪያዎችና መርሐ ግብራት ተግባራዊነት ወጣቶች በተግባር የሚገለጽና የሚጨበጥ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለባቸው።

ወጣቶች ለዕድገት በመተባበርና በጽኑ ዓላማ በመደራጀት ሀገሪቱን ከምትገኝበት የድህነት አዘቅት ማውጣት ይኖርባቸዋል። ሥራን ሳይንቁ በተፈጠረላቸው የሥራ ዕድል ሁሉ ተጠቅመው ራሳቸውንና አገራቸውን ከድህነት ለማላቀቅ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እንዲሁም ራሳቸውን ከተረጋጁነት ስሜት በማላቀቅ የሥራ ፍቅርን በማዳበር ድህነትን በጽኑ ታግለው ለመጣል በቁርጠኝነት መነሣት አለባቸው።

ወስን ጥናት

የቻይና የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ

የእስያ አኅጉር ዓመታዊ የሕዝብ መጠን ዕድገት 1.3 በመቶ ነው። ይሁን እንጂ በአኅጉሩ በየዓመቱ ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር ይመዘገባል። አንዳንድ ሀገራት የሕዝብ ቁጥር ምጣኔ መቀነስን ዐቢይ ተግባር አድርገው መንቀሳቀስ ጀምረዋል። እ.ኤ.አ በ1970ዎቹ ዓ.ም. ገደማ የቻይና የሕዝብ ቁጥር በአስደንጋጭ መጠን በመጨመሩ መንግሥት የወሊድ ምጣኔን የልማት መርሐ ግብር ዋና አካል በማድረግ ቻይና ያላትን ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር ዕድገት ለመቀነስ ውልደትን የማያበረታታ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ነድፋለች። ይህ ፖሊሲ ተግባራዊ በመደረጉ በሕዝብ ቁጥር ምጣኔ ላይ ጉልህ ለውጥ ታይቷል።

ቻይናውያን እ.ኤ.አ ከ1979 ዓ.ም. ጀምሮ አንድ ቤተሰብ አንድ ልጅ ብቻ እንዲኖረው የሚያበረታታውን የቤተሰብ ምጣኔ ፖሊሲን (one child policy) ተግባራዊ በማድረጋቸው የተነሣ ባለፉት ሁለት አሥርተ ዓመታት ከ300 ሚሊዮን በላይ የሚደርሱ ሕጻናት ሳይጸነሱ ቀርተዋል። ይህም የቻይና የሕዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያሻቅብ ታላቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዓለም ሕዝብ ሃያ በመቶው በቻይና የሚገኝ ሲሆን የቻይና ጠቅላላ የሕዝብ ብዛት ከ1.3 ቢሊዮን በላይ እንደሆነ ይገመታል።

የክለሳ ጥያቄዎች 4.1.2

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- እ.ኤ.አ ከ1984 ዓ.ም. እስከ 1994 ዓ.ም. ባለው ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ የዕድገት መጠን ምን ይመስል ነበረ?
- በኢትዮጵያ ዋና ዋናዎቹን የሞት ምክንያቶች ግለጹ።

ለ. የሚሠሩ ተግባራት

- በአካባቢያችሁ የሥነ ሕዝብ ጉዳይ ጽሕፈት ቤት ካለ ፖሊሲው ያመጣውን ጥቅምና ያስከተለውን ችግር በመጠየቅ ያገኛችሁትን መረጃ ለክፍል ጓደኞቻችሁ በማቅረብ ተወያዩበት።

4.2 ስብአዊ መብቶችና ደኅንነት

ከንዑስ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- በጾታና በሥርዓተ ጾታ መካከል ያለውን ልዩነት ትለያላችሁ።
- የጾታ እኩልነትን ገጽታዎችን ትለያላችሁ።
- ወጣቶች የጾታ እኩልነትን በማስፋፋት ረገድ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ ታደንቃላችሁ።
- በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን በምሳሌ በማቅረብ ትወያያላችሁ።
- የሴቶችን ተሳትፎ በማሳደግና በጋራ በመሥራት ድህነትን የመቀነስ ጠቀሜታ ታረጋግጣላችሁ።
- የወጣት ጥፋተኝነትን በምሳሌ ትገልጻላችሁ።
- ወጣት ጥፋተኝነትን እንዴት መከላከል እንደሚቻል ትገልጻላችሁ።
- በአካባቢያችሁ ስላለው የወጣት ጥፋተኝነት ማስታወሻ ትጽፋላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- ↔ ሥርዓተ ጾታ
- ↔ የወጣት ጥፋተኝነት
- ↔ ሥልጣን መስጠት
- ↔ ድህነትን መቀነስ

◆ ሥርዓተ ጾታ

- የጾታና ሥርዓተ ጾታ ልዩነት ምንድን ነው?
- የጾታ እኩልነትን ማረጋገጫ ስልተች ዘርዘሩ።

ጾታ የሚለው ቃል የሚገልጸው የወንዶችና የሴቶችን ሥነ ሕይወታዊ ልዩነት ነው።
ሥርዓተ ጾታ የሚለው ሐረግ ደግሞ ወንዶችና ሴቶች በማኅበራዊ ሕይወታቸው ጾታቸውን መሠረት በማድረግ እንዲያከናውኑ የተሰጣቸው ማኅበረሰባዊ የሥራ ወይንም የሚና ክፍፍል ነው።

በሌላ በኩል **ወንድ** ወይም **ሴት** ስንል ጾታን ለመግለጽ እንዲሁም **ተባዕታይ** ወይም **አንስታይ** ስንል ደግሞ ሥርዓተ ጾታን የሚመለከት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። በተለያዩ ሀገራትና በተለያዩ ኅብረተሰብ መካከል የጾታ ሚና ልዩነት የለውም። ነገር ግን የሥርዓተ ጾታ ክፍፍል ከአካባቢ አካባቢ እንዲሁም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያየ ሊሆን ይችላል።

የጾታ ልዩነት

- ሴቶች የወር አበባ ሲኖራቸው፣ ወንዶች ግን የላቸውም።
- ሴቶች ይጸንሳሉ፣ ወንዶች ግን አይጸንሱም።
- ሴቶች ወተት የሚያወጡ ትልልቅ ጡቶች አሏቸው፣ ወንዶች ግን የዚያ ዓይነት ጡት የላቸውም።
- ወንዶች በተፈጥሮአቸው ከሴቶች የበለጠ ትላልቅ አጥንቶች አሏቸው።

የሥርዓተ ጾታ ስደነት

- በዩናይትድ ስቴትስ እና በሌሎችም ሀገሮች ሴቶችና ወንዶች ለተመሳሳይ ሥራ የሚከፈላቸው ክፍያ እኩል አይደለም።
- በቤትናም ብዙ ወንዶች ከሴቶች የበለጠ ሲጋራ ያጨሳሉ።
- በሳውዲ አረቢያ ለወንዶች መኪና መንዳት የተፈቀደ ሲሆን ለሴቶች ግን አይፈቀድም።
- በብዙ የዓለም ሀገሮች አብዛኛውን የቤት ውስጥ ሥራ የሚሠሩት ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ናቸው።
- በኢትዮጵያ ሴቶች በቤት ውስጥ ልጅ እንዲያሳድጉ የሚጠበቅ ሲሆን ለወንዶች ግን እንደነውር ይቆጠራል

በኢትዮጵያ የሥርዓተ ጾታ እኩልነት

- የሥርዓተ ጾታ እኩልነት ምንድን ነው?
- በወንዶችና በሴቶች መካከል እንዴት እኩልነት ሲሰፍን ይችላል;

የሥርዓተ ጾታ እኩልነት ሲባል በወንዶችና በሴቶች መካከል ያለ እኩልነት ነው። የሥርዓተ ጾታ እኩልነት በጾታ ላይ የተመሠረተ እድሉን ማስወገድ ማለት ነው። ወንዶችና ሴቶች የተፈጠሩት እኩል በመሆኑ በእኩልነት ሊታዩ ይገባል። በሀገራችን የቆየ ልማድ ሴቶች ከወንዶች እኩል አይታዩም ነበር። ሴቶች በተለያዩ መንገዶች የሚገባቸውን መብቶችና ዕድሎች ሳያገኙ ቆይተዋል። ሴቶች ከወንዶች እኩል የመማር ዕድል፣ የንብረት ባለቤት የመሆን መብት፣ የፖለቲካና የአስተዳደር ሥልጣን የመያዝ መብትና የውሳኔ ሰጪነት ዕድል አልነበራቸውም። ይህ ልዩነት ደግሞ ሴቶችን ብቻ ሳይሆን ኅብረተሰቡን የሚጎዱ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ለምሳሌ ሴቶች ባይማሩ የሕጻናት እንክብካቤና የመላው ቤተሰብ የጤና ሁኔታ ከፍተኛ አደጋ ላይ ይወድቃል። ሴቶች በምርት ተግባር ላይ ካልተሳተፉ ግማሽ የሚሆነው የኅብረተሰብ የሥራ ኃይል ይባክናል። ስለዚህ የሥርዓተ ጾታ እኩልነት የችሮታ ጥያቄ ሳይሆን የመብትና የልማት ጥያቄ በመሆኑ ሴቶች ከወንዶች እኩል መብቶቻቸው ሊከበሩላቸው ይገባል። የሥርዓተ ጾታ እኩልነት ለሀገር ሁለንተናዊ ዕድገት ወሳኝ በመሆኑ ሴቶች በፖለቲካ፣ በምጣኔ ሀብት፣ በሀገር ልማትና በጸጥታ ጉዳዮች ሁሉ እኩል ተሳትፎ ሊኖራቸው ይገባል።

- በወንዶችና በሴቶች መካከል እኩልነትን ለማረጋገጥ ምን መደረግ አለበት?

በ1987 ዓ.ም የወጣው የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 35 የሚከተሉትን መብቶች ለሴቶች አጎናጽፏል።

- የሴቶች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ከወንዶች እኩል ይከበራሉ።
- በሥነ ሕይወታዊ አፈጣጠር ምክንያት ሴቶች የተለዩ መብቶች ተጠቃሚዎች ናቸው። ልጅ ከመውለዳቸውና ከወለዱም በኋላ የወለድ ፈቃድ ከሙሉ ደሞዝ ጋር ያገኛሉ።
- ሴቶች በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ በሚዘጋጁ ፖሊሲዎች ላይ የመካፈልና ውሳኔ የመስጠት መብት አላቸው።
- ሴቶች ከወንዶች እኩል የንብረት ባለቤት የመሆንና የማስተዳደር መብት አላቸው።
- ሴቶች ከጋብቻ በፊት፣ በጋብቻ ወቅትና ከጋብቻ በኋላ ከወንዶች እኩል መብት አላቸው።
- ሴቶች ከማንኛውም ጉጂ ድርጊቶች የመጠበቅ መብት አላቸው።

የሴቶችን መብት በተመለከተ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍና በብሔራዊ ደረጃ ንቁ ተሳትፎ አድርጋለች። የሴቶችን መብቶች የሚያስጠብቁ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና ድንጋጌዎችን ተቀብላ በሥራ ላይ አውላለች። ኢትዮጵያ **በሴቶች ላይ የሚፈጸመውን አድሎ የሚያስወግድ ስምምነት** እና **የቤይጂንግን ስምምነት** (Beijing Declaration of the Fourth World Conference on Women and Plan of Action) ተቀብላ አጽድቃለች።

የሴቶች ጉዳይ ስምምነት ሴቶችን ከሁሉም ዓይነት አድልዎና መንገላታት የሚከላከሉ በርካታ ሕጎችን በጽሑፍ አሥፍሯል።

የቤይጂንግ ስምምነት በሴቶች ጉዳይ ስምምነትና በሌሎች ስምምነቶች ውስጥ የተካተቱትን የሴቶችን መብቶችና ደኅንነት ተግባራዊ የሚያደርግ ስልት ነድፎ አዘጋጅቷል።

- በኢትዮጵያ ያለ ዕድሜ ጋብቻ መፈጸም የሚያስከትለውን ስብደት ተጽእኖ ግለጽ።
- በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ስብደትና እናት የሚኖራቸውን መብት በተመለከተ ተወያዩ።

እ.ኤ.አ ሰኔ 28 ቀን 1992 ዓ.ም የጸደቀው አዲስ የተሻሻለው የኢትዮጵያ የቤተሰብ ሕግ ለሥርዓተ ጾታ እኩልነት ተገቢ ትኩረት ሰጥቷል። በተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ መሠረት የጋብቻ ዝቅተኛ ዕድሜ 18 ዓመት ሆኖአል። ከዚያ በፊት ግን ሴቶች በ15 ዓመት ወንዶች ደግሞ በ18 ዓመት ዕድሜያቸው ማግባት ይችሉ ነበር። በአብዛኛው የኢትዮጵያ አካባቢ ሴቶች ያለ ዕድሜያቸውና ያለ ፍላጎታቸው እንደሚያገቡ ይታወቃል። ነገር ግን ይህ ሁኔታ በሴቶች ትምህርት፣ ጤና እንዲሁም ሰብእና ላይ አሉታዊ ተጽእኖ አለው። ይህ ሁኔታ በገጠር አካባቢ በስፋት የተለመደ ነው። ያለ ዕድሜ ጋብቻ ብሎም በልጅነት እናት መሆን በኢትዮጵያ ለሚታየው ከፍተኛ የእናቶች ሞት ዋና ምክንያት ነው።

እ.ኤ.አ በ1952 ዓ.ም. በወጣው የፍትሕ ብሔር ሕግ የቤተሰብ መሪነትና የሕጻናት ጠባቂነት ወይም አሳዳጊነት መብት የተሰጠው ለአባት ነበር። ነገር ግን በተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ ለባልና ሚስትም እኩል መብት ተሰጥቷቸዋል። በባለትዳሮች መካከል ፍች ወይም መለያየት በሚያጋጥምበት ወቅት ሕጻናት ዕድሜያቸው አምስት ዓመት እስኪሞላ ድረስ ከእናታቸው ጋር እንዲቆዩ ተደንግጓል።

- የሴት ልጅ ግርዛት የሚያስከትለው ጉዳት ምንድን ነው?
- የሴት ልጅን ግርዛት የሚያስከትለውን ከባድ ጉዳት እንዴት ለመቆጣጠር ማስረዳት እንደምትችሉ ተወያዩ።

የሴት ልጅ ግርዛት በመፈጸም አካላዊ ጉዳት ማድረስ- በኢትዮጵያ የሴት ልጅ ግርዛት በስፋት የተለመደ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ነው። የሴት ልጅ ግርዛት ወይም የብልት ትልተላ የሴቶችን የውጭ ብልት በከፊል ወይም በሙሉ ቆርጦ በመጣል የሚከናወን አስከፊ ድርጊት ነው። የሴት ልጅ ግርዛት ደም መፍሰስን፣ ጠባሳን፣ በወሊድ ጊዜ ምጥ መራዘምን እንዲሁም በመራቢያ አካላት፣ በጤናና በሥነ አእምሮ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ያሳድራል። በርካታ ሴቶች የዚህ አስከፊ ድርጊት ስለባ ሆነዋል። ይህ ድርጊት የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። በአዲሱ የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ መሠረት ይህንን ተግባር ሲፈጽም የተገኘ ሰው ከሦስት ወራት በማያንስ ጊዜ በእሥራት ሊቀጣ ወይም አምስት መቶ ብር የገንዘብ መቀጫ እንደሚከፈል ተደንግጓል።

ድህነትን ለመቀነስ በጋራ መሥራት

- የድህነት መገለጫዎችን በዝርዝር ጻፉ።

ድህነት ቅነሳ ማለት ቢያንስ መሠረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት ማለት ነው። ድህነት መሠረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት አለመቻል ነው። የማይምነት መስፋፋት፣ የማኅበራዊ አገልግሎቶች ማነስ፣ የመሠረተ ልማት በበቂ ሁኔታ ያለመኖር የመሳሰሉት የድህነት መገለጫዎች ናቸው። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ከሚገኙ ድህ ሀገሮች አንዷ ናት። በርካታ ዜጎች ማንበብና መጻፍ አይችሉም። ለቴክኖሎጂ ቅርበት ስለሌላቸው አሠራራቸው ጎላ ቀርና የሚፈለገውን ያህል ውጤታማ አይደለም። የማኅበራዊ አገልግሎቶች ሽፋን ዝቅተኛ ነው። ግብርናው በዝናብ ላይ የተመሠረተ በመሆኑ በተደጋጋሚ በሚደርሰው ድርቅ ምክንያት ሕዝቡ ለረኃብ፣ ለስደትና ለሞት ሲጋለጥ ቆይቷል። ስለዚህ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ለማሳደግና ይህንን አስከፊ ሁኔታ ለመለወጥ ሁሉም ዜጎች በተለይም ወጣቶች በቁርጠኝነት ድህነትን ለመዋጋት በጋራ የመሥራት ኃላፊነት አለባቸው።

ሴቶችን ለስልጣን ማብቃት፣ የቤት ውስጥ ግጭቶችንና በደሎችን ማስወገድ

በሴቶች ለሥልጣን መብቃት የቤተሰብ አባላት ጤናን በመጠበቅ፣ ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱ የሕጻናት ቁጥርን በመጨመርና የእርሻ ምርታማነት በማሻሻል የኅብረተሰቡ ተጠቃሚነት ይረጋገጣል። ይህ ደግሞ ድህነትን ለማጥፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል።

እ.ኤ.ት.አ ከ1983 ዓ.ም. በፊት በሀገራችን የነበረው የመንግሥት ሥርዓት ሴቶችን ለሥልጣን ለማብቃት የተደረገው ጥረት እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነበር። እ.ኤ.ት.አ በ1987 ዓ.ም. ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተደረገው ምርጫ የተመረጡት ሴቶች ቁጥር 14 ሲሆን ለፌዴራሽን ምክር ቤት የተመረጡት ደግሞ 8 ሴቶች ብቻ ነበሩ። እ.ኤ.ት.አ በ1983 ዓ.ም የኢትዮጵያ የሽግግር መንግሥት ሲመሠረት በካቢኔው ውስጥ ሁለት ሴቶች በሚኒስትርነት ሲሾሙ፣ በ1987 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግሥት ሲመሠረት ደግሞ ከ18 የካቢኔ አባላት ውስጥ አምስት ሴቶች ተሾመዋል። በተጨማሪም አራት ሴቶች በአምባሰደርነት ደረጃ ተሾመዋል።

በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግሥት የመጀመሪያዎቹ አምስት ዓመታት በምርጫና በሹመት በተለያዩ ከፍተኛ ደረጃዎች ላይ በውሳኔ ሰጪነት የተቀመጡ ሴቶች ቁጥር 130 ያህል ደርሷል።

ሴቶች ከሚገጥሟቸው ችግሮችም ሆነ ከሙያቸው አንጻር በመደራጀት የተለያዩ የሙያ ማኅበራትን አቋቁመዋል። ለዚህም **የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማኅበር** ጥሩ ምሳሌ ነው።

የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማኅበር የተቋቋመው እ.ኤ.ት.አ ግንቦት 30 ቀን 1987 ዓ.ም. ነበር። ይህ ማኅበር ዋና ትኩረቱ ሴቶች በሕግ ፊት የሚደርስባቸውን ችግርና ጫና እየተከታተለ፣ በተለይ ችግረኛ ለሆኑ ሴቶች ሕጋዊ የምክር አገልግሎት በመስጠትና ጥብቅና በመቆም ያለምንም ክፍያ ሙያዊ ድጋፍ መስጠት ነው። በተጨማሪም ሴቶች በቤት ውስጥ በወንዶች (በባል፣ በጓደኛ፣ በአሠሪዎች፣ ወዘተ) የሚደርስባቸውን በደልና የአካል ጉዳት እንዲሁም ለወሲብ የሚገደዱበትን ሁኔታ ማጋለጥና ለኅብረተሰቡ ማሳወቅ ነው።

ማኅበሩ በሴቶች ላይ የሚፈጸምን የኃይል ጥቃት ለማስወገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ይገኛል። በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ማለት ማንኛውም ጾታን መሠረት በማድረግ በማኅበራዊም ሆነ በግል ሕይወታቸው ላይ አካላዊ፣ ወሲባዊ ወይም ሥነ አእምሮአዊ ጉዳት ወይም ስቃይ ሊያስከትል የሚችል ተግባር ነው። በተጨማሪም በሴቶች ላይ የሚሰነዘር ዛቻ፣ ማስፈራሪያ፣ የማስገደድ ተግባር ወይም አላግባብ ነጻነትን የሚገፍ ተግባር ሁሉ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ተብሎ ሊገለጽ ይችላል።

ውስን ጥናት

ወይዘሮ ሙሉ እመቤት እምሩ

ወይዘሮ ሙሉ እመቤት እምሩ ምንም እንኳን በንግድ አውሮፕላን አብራሪነት ባይሠለጥኑም በኢትዮጵያ ይልቁንም በአፍሪካ የመጀመሪያዋ ሴት አውሮፕላን አብራሪ ናቸው።

የመጀመሪያዋ አውሮፕላን ወደ ኢትዮጵያ ስትገባ ወይዘሮ ሙሉ እመቤት ትንሽ ልጅ ነበሩ። ነገር ግን ነገሮችን ለማወቅ የሚጥሩና መንፈስ ጠንካራ ሴት ስለነበሩ በኢትዮጵያውያን ዘንድ እንኳን ስለ አውሮፕላን ቀርቶ ስለመኪናም በቂ ግንዛቤ ባልነበረበት ወቅት እ.ኤ.ት.አ በ1926 ዓ.ም. በአሥራ ስድስት ዓመታቸው ኢትዮጵያዊው ኮሎኔል ዕቁባይና ጥቁሩ አሜሪካዊው ኮሎኔል ሮቢንሰን በሰጧቸው ሥልጠና አውሮፕላን ማብረር ችለዋል።

ወይዘሮ ሙሉ እመቤት ለበረራ የሠለጠኑባት አውሮፕላን “Tiger Moth” በመባል ትታወቃለች። ወይዘሮ ሙሉ እመቤት በየሳምንቱ ከአሠልጣኞቻቸው ጋር በአዲስ አበባ ዙሪያ የበረራ ልምምድ ያደርጉ ነበር። ከአንድ ዓመት በኋላ ግን ያለረዳት ብቻቸውን መብረር ችለዋል። ይህም በሕዝብ ዘንድ አድናቆትን አትርፎላቸዋል። ፋሺስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን ሲወር የአውሮፕላን በረራውን በማቋረጥ ትዳር በመያዛቸውና ቤተሰብ በመመሥረታቸው በሙያው አልገፉበትም።

ሴቶች በእርዳታ

ወይዘሮ ሸዋረገድ ገድሌ (ታዋቂ ሴት አርበኛ)

ወይዘሮ ሸዋረገድ ገድሌ በአማራ ብሔራዊ ክልል በሚገኘው በሰሜን ሸዋ ዞን በደብረ ብርሃን ከተማ እ.ኤ.አ በ1878 ዓ.ም. ተወለዱ። እ.ኤ.አ በ1928 ዓ.ም ፋሺስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በወረረበት ጊዜ ከወንድ አርበኞች ጎን በመሰለፍ ታላቅ የጀግንነት ሥራ አከናውነዋል። በወቅቱ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ወርዶ የኢጣሊያን ባንዲራ ሲወለበለብ አይተው በማልቀሳቸው ታስረው ብዙ ግፍ ደርሶባቸዋል። ከተለቀቁም በኋላ እ.ኤ.አ በ1932 ዓ.ም በአዲስ ዓለም ከተማ የፋሺስት ምሽግ እንዲሰበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል።



ምስል 4.2 ወይዘሮ ሸዋረገድ ገድሌ

ዶክተር ውዳድ ኪዳነማርያም (በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ሐኪም)

(እ.ኤ.አ ከ1928 እስከ 1980 ዓ.ም) በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ሐኪም ሲሆኑ በማኅፀን ሕክምና ሙያ ልዩ ትምህርት ከወሰዱ በኋላ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ከአሥር ዓመታት በላይ አገልግለዋል።

ክብርት ዶክተር ወይዘሮ አበበች ገበያ (በኢትዮጵያ ሀገር በቀል የበጎ አድራጎት ድርጅት ያቋቋሙ ሴት)

ብሩህ ተስፋ ብለው በሠየሙት የበጎ አድራጎት ድርጅት አማካኝነት ከውጭ እርዳታ በማግኘት ወላጆቻቸውን ያጡ ሕጻናትን ሰብስበው ከማሳደጋቸውም በላይ ሌሎች ልጆችን ደግሞ የምግብና የሕክምና አገልግሎት እየሰጡ በተመላላሽነት በማስተማር ለሀገር ግንባታ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ዜጎችን አፍርተዋል።



ምስል 4.3 ክብርት ዶክተር ወይዘሮ አበበች ገበያ

ወይዘሮ ብርነሽ አስፋው (በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት መሐንዲስ)

በ1956 ዓ.ም. ትምህርታቸውን ከአዲስ አበባ መሐንዲስ ኩሌጅ በማጠናቀቅ በቀድሞው የአውራ ጉዳና ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት ተቀጥረው ለአንድ ዓመት በልዩ ልዩ ክፍሎች የሙያ ሥልጠና ሲሰጣቸው ከቆዩ

በኋላ በሠርቤይና በዲዛይን ክፍል የአንድ ቡድን ኃላፊ ሆነው በመመደብ የመንገድና የፍላጎት ዲዛይን ሥራ ጀመሩ። ከዚያም በኋላ በተከታታይ ሙያቸው በሚፈቅድላቸው ቦታ ሁሉ በዋና ኃላፊነት አገልግለዋል።

የሴቶችን ትምህርት ተሳትፎ ለማሳደግ የሚረዱ የማስፈጸሚያ ስልቶች

- በአብዛኛው ሴቶች በገጠር የሚኖሩ በመሆናቸው በገጠሩና ትምህርት ባልተዳረሰባቸው አካባቢዎች ትምህርት ቤቶችን መክፈት ሴቶች ልጆችንም ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኩ ወላጆችን መቀስቀስ ተገቢ ይሆናል።
- በሕይወታቸው ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚያስችል የሕይወት ክህሎት ትምህርት እንዲጨብጡ ማበረታታት።
- በተለያዩ የትምህርት ዓይነቶችና የሙያ መስኮች ሴቶች የሚበረታቱበትን መንገድ ማመቻቸት።
- በክፍል ውስጥ የሴት ተማሪዎችን ተሳትፎ ማሳደግ።
- ሴት ተማሪዎች በትምህርት ቤት የሚሰጡ ኃላፊነቶችን እንዲወስዱ ማድረግ።
- በትምህርት ቤትና በክፍል ውስጥ በሚደረጉ ውይይቶች የቡድን ሥራዎች ሁለቱም ጾታዎች ያለፍርሃት እዲሳተፉ ማበረታታት።
- በትምህርት አመራርና በሌሎችም የኃላፊነት ቦታዎች ሴቶች እንዲሳተፉና በኃላፊነት ቦታ እንዲመደቡ ዕድሉን መክፈት ሴቶች የመማርን ጠቀሜታ እዲገነዘቡ ያስችላል።
- ራሳቸውን የሚያሻሽሉባቸውን ስልጠናዎች ማካሄድ።

የክለሳ ጥያቄዎች 4.2

ክንውን ሀ

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- በጾታ እና በሥርዓተ ጾታ መካከል ያለውን ልዩነት ግለጹ።
- የሥርዓተ ጾታ እኩልነት ምንነትን አብራሩ።
- እ.ኤ.አ በ1987 ዓ.ም በወጣው የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ለይ ለሴቶች ከተሰጡ መብቶች ጥቂቶቹን ጻፉ ።
- አዲስ በተሻሻለው በኢትዮጵያ የቤተሰብ ሕግ ለሴቶች የተሰጡ ዋና ዋና መብቶችን ዘርዝሩ።
- የድህነት ቅንሳ ምንነትን ግለጹ።

ለ. የሚሠሩ ተግባራት

- በአካባቢያችሁ በሥርዓተ ጾታ ላይ በመመሥረት የወንድና የሴት ተብለው የተለዩ ተግባራትን በመለየት እንዴት ይህንን ልማዳዊ የሥራ ክፍፍል መለወጥ እንደምትችሉ ተወያዩ።

◆ ከአደጋ መራቅ

- ወጣት ጥፋተኝነት ማስት ምን ማስት ነው?

በዘመናችን በወጣቶች ላይ የተለያዩ አደጋዎች ተደቅነዋል። በጥባቄነት፣ ሱሰኝነት፣ ሥነ ምግባር አልባነትና አስገደዶ መድፈር የመሳሰሉትን የወንጀል ድርጊቶች የሚፈጽሙ ወጣቶች ወጣት ጥፋተኛ ይባላሉ።

በከተማ ከሚከሰቱ ማኅበራዊ ችግሮች አንዱ የወጣት አጥፊነት ነው። ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት ያላለፈ ወጣቶች ወንጀል ፈጽመው ሲገኙ በወጣት አጥፊነት ይመደባሉ። በወጣት ጥፋተኞች ላይ የሚወሰደውም የሕግ እርምጃ ከአዋቂዎች የተለየ ነው። በሀገራችን የወጣት አጥፊነት የኅብረተሰቡን ትኩረት መሰብሰብ የጀመረው ከዛሬ ሃምሳ ዓመት በፊት ነው።

ስርቆት፣ ድብድብ፣ አስገዳዶ መድፈር፣ ጠለፋ፣ ቁማር፣ ጫት መቃም፣ ሲጋራ ማጨስ፣ መዋሽት፣ ማስፈራራት፣ ማንንጠጥ፣ ማፌዝ፣ መሳደብ፣ የቡድን ጸብና ሌሎችም የወጣት አጥፊዎች በስፋት ከሚፈጽሟቸው የወንጀል ድርጊቶች ጥቂቶቹ ናቸው።

የወጣት አጥፊነት ምክንያቶች ምንድን ናቸው?

የወጣት አጥፊዎች የተለያዩ የጥፋት ድርጊቶችን የሚፈጽሙት ከሰብእና (personality) አለመስተካከል የተነሣ ነው። ለወጣት ጥፋተኝነት መስፋፋት የቤተሰብ መፍረስ፣ የአሳዳጊዎች የአያያዝ ችግር፣ አስቸጋሪ ማኅበራዊ አካባቢ፣ በትምህርት ቤት በቡድን የሚፈጠር ጸብ፣ የአደንዛዥ ዕጽ ተጠቃሚነት፣ በተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን አማካኝነት የሚተላለፉ መልእክቶች፣ ድህነት፣ የከተማና የኢንዱስትሪ መስፋፋት በምክንያትነት ሊጠቀሱ ይችላሉ።

የወጣት አጥፊነት መገለጫዎች

ከትምህርት ቤት አዘወትሮ መቅረት፣ ጸያፍ ንግግር ወይም ቃላትን መጠቀም፣ ቤተሰብና ማኅበረሰብ የሚሰጠውን ደንብ መጣስ፣ የትምህርት ቤትን ሕግ መተላለፍ፣ ሰዎችን መተናኮልና በቁጣ ማናገር፣ ትምህርት ማቋረጥ፣ ሰዎችን ሆን ብሎ ማበሳጨትና በሰዎች ማፌዝ፣ ልመና፣ የጎዳና ኑሮ የመሳሰሉት የወጣት ጥፋተኝነት መገለጫዎች ናቸው።

የወጣት ጥፋተኝነትን መከላከል

የወጣት ጥፋተኝነትን ችግር ለመቅረፍ ወላጅ፣ ትምህርት ቤት፣ ኅብረተሰቡና መንግሥት በጋራ መሥራት ይኖርባቸዋል። ወጣት ጥፋተኞች ያሉበትን ሁኔታ በማጥናት ማኅበራዊ አካባቢያቸውን መለወጥ ወጣት ጥፋተኝነትን ለመከላከል ከሚወሰዱ እርምጃዎች አንዱ ነው። በተጨማሪም ወጣት ጥፋተኞችን ለማረም የሚወጣን ሕግ ከሕጻናት መብት ስምምነት ጋር በማጣጣም ጥፋተኛ ወጣቶች የሚታረሙበትን ሁኔታ ማመቻቸት ተገቢ ነው። በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸሙ የወጣቶች ጥፋት የተለያዩ በመሆናቸው እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ የወጣት ጥፋተኝነትን ምንነት በግልጽ ማስገንዘብ አስፈላጊ ነው። የኅብረተሰቡን ግንዛቤ ለማዳበር በትምህርት ቤቶች የሥነ ዜጋና ሥነ ምግባር ክብብ ወሳኝ ሚና መጫወት ይችላል።

በወጣቶች ላይ የሚታየውን ጥፋት ለማረም ጭካኔ በተሞላበት መንገድ ከመቅጣት ይልቅ ለአጥፊዎቹ ያሉበትን አደገኛ ሁኔታ በማሳየት ከአደጋው እንዲወጡ መርዳቱ ተገቢ ነው። አጥፊ ወጣቶችን ከችግር ለማውጣት በትምህርት ቤት የምክርና የአመራር አገልግሎት ባለሙያዎች እንዲሁም በመምህራንና በጎበዝ ተማሪዎች ጾታንና አጥፊዎቹ ያሉበትን የዕድሜና የብስለት ደረጃ መሠረት ያደረገ የምክርና የተሐድሶ አገልግሎት ሊሰጥ ይገባል።

በወላጆችና በትምህርት ቤቶች መካከል የጠበቀ ግንኙነት በመፍጠር ኅብረተሰቡ በተማሪዎች ሥነ ምግባር ዙሪያ ተገቢውን ክትትል እንዲያደርግ ማበረታታት፣ ስለጾታ ትምህርት በቂ ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ ወጣቶች የዕረፍት ጊዜያቸውን በተገቢ ሁኔታ የሚያሳልፉበት ሁኔታ መፍጠር፣ በችግሮቻቸው ዙሪያ የምክር አገልግሎት

መስጠት፣ የትምህርት ቤቶችን ሁኔታ መለወጥና ማስተካከል የወጣት አጥፊነትን ለመቀነስ ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው።

ውስን ጥናት

የአስገዳዳ መደፈር ወንጀል

አንዲት ታዳጊ ሴት ልጅ የምትጠብቃቸው አህዮች ጠፍተውባት በፍለጋ ላይ እንዳለች ከሳር ክምር ሥር ተደብቆ የነበረ አንድ ጎረቤት በድንገት ይይዛታል። ልጅቷ እንዳትጮህ አፏን በጨርቅ አፍኖ በመያዝ አስገዳዳ ይደፍራታል። ከዚያም ሜዳ ላይ እንደወደቀች በጨርቅ ሸፍኖ ጥሏት ከአካባቢው ይሠወራል።

በመጨረሻም ታዳጊዋ ሕጻን በወደቀችበት አካባቢ የሚያልፉ ሰዎች የምታሰማውን የሲቃ ድምጽ ሰምተው ሊያነሱት ሲሞክሩ ሰውነቷ በደም ተነክሯል። ከዚያም የአካባቢውን ነዋሪዎች ርዳታ በመጠየቅ ወደ ቤተሰቦቿ ያደርሷታል። ቤተሰቦቿም ጉዳዩን ለፓሊስ በማሳወቅ በፍርድ ቤት ክስ ሊመሠርቱ ችለዋል። ፍርድ ቤቱም በዋለው ችሎት የአሥር ዓመቷን ሕጻን አስገዳዳ በመደፈር የተከሰሰው ግለሰብ ጥፋተኝነቱ በመረጃ ስላረጋገጠ በ18 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ወስኖታል።

የክለሳ ጥያቄዎች 4.2

ክንውን ለ

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- የወጣት ጥፋተኝነት መገለጫዎችን ግለጹ።
- ወላጆች ወጣት ጥፋተኝነትን ለመከላከል ምን ማድረግ ይገባቸዋል?
- ትምህርት ቤቶች ወጣት ጥፋተኝነትን ለመከላከል ምን ማድረግ ይገባቸዋል?
- ወጣት ጥፋተኝን ለማረም መወሰድ ስላለበት እርምጃ ግለጹ።

ለ. የሚሠሩ ተግባራት

- በውስን ጥናት በቀረበው ታሪክ ላይ የአስገዳዳ መደፈር ጥቃት የደረሰባት አዳጊዋ ሕጻን ከማሳበራዊ ሕይወት፣ ከጤና፣ ከአካላዊ ጉዳት አንጻር ሊያጋጥማት የሚችለውን ችግር በማንሣት ተወያዩበት። በመጨረሻም ሕጻናት አስገዳዳ የመደፈር ጥቃት እንዳይደርስባቸው መውሰድ ስላለባቸው የጥንቃቄ እርምጃዎች በዝርዝር በመወያየት ድርጊቱን የሚያወግዝ የጋራ የአቋም መግለጫ አዘጋጁ።

4.3 የአጋርነት መርሐ ግብር

ከግዕዝ ርዕሱ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመማር ብቃት

ተማሪዎች ይህንን ግዕዝ ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- የተመድን ጠቀሜታና መተዳደሪያ ደንቦች ታብራራላችሁ።
- የተመድን ዋና ዋና አካላትና ሥራቸውን ትለያላችሁ።
- የዓለም አቀፋዊነት ትስስር ሐሳብን ታስረዳላችሁ።
- ለንግድ፣ ለባህልና መረጃ የተፈጠሩ ጥሩ አጋጣሚዎችንና የታወቁ ችግሮችን ትገልጻላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

→ ዓለም አቀፋዊነት

→ ድምፅን በድምፅ መሻር

◆ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት

- ተመድ መቼ፣ የትና ስምን ተቋቋመ?
- የተመድ ዋና ዋና አካላትን አወቃቀርና ተግባር ግለጽ።

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። ድርጅቱ የተመሠረተው የቀድሞውን የዓለም መንግሥታት ማኅበርን(League of Nations) ለመተካት ታስቦ ነው። እ.ኤ.አ ከሚያዝያ 17 እስከ ሰኔ 26 ቀን 1937 ዓ.ም. በሰሜን አሜሪካ በሚገኘው በላን ፍራንሲስኮ ከተማ በተደረገው ጉባኤ የሃምሳ ሀገሮች ተወካዮች በተገኙበት ለድርጅቱ ምሥረታና አጠቃላይ እንቅስቃሴ የሚያገለግል መተዳደሪያ ደንብ (Charter) ተዘጋጀ። እ.ኤ.አ ጥቅምት 16 ቀን 1937 ዓ.ም. የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በይፋ ተመሠረተ። ይህ ቀን የተባበሩት መንግሥታት ቀን እየተባለ በየዓመቱ ይከበራል።

የተባበሩት መንግሥታት ዓላማዎች፡-

- ዓለም አቀፍ ሰላምና ደኅንነትን ማስከበር፤
- በመንግሥታት መካከል የወዳጅነት ግንኙነቶችን ማዳበር፤
- ምጣኔ ሀብታዊ፣ ማኅበራዊና ባሕላዊ ችግሮችን ለመፍታት ትብብር ማድረግ
- ሰብዓዊ መብቶችንና መሠረታዊ ነጻነቶችን እንዲከበሩ ማድረግ ናቸው።

የተባበሩት መንግሥታት ዋና ዋና መርሆዎች

- የመላውን አባል ሀገሮች ሉዓላዊነት መጠበቅ፤
- አባል ሀገሮች ለድርጅቱ ያለባቸውን ግዴታ በታማኝነት እንዲወጡ ማድረግ፤
- አባል ሀገሮች ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱና ከማንኛውም ዓይነት ማስፈራራት ወይንም የጋይል እርምጃ እንዲቆጠቡ ማድረግ፤
- አባል ሀገሮች ማንኛውንም ዓይነት ዕርዳታ ለተባበሩት መንግሥታት እንጂ በጦርነት ላይ ለሚገኙ ሀገሮች ዕርዳታ ከመስጠት እንዲቆጠቡ ማድረግ፤
- በማንኛውም አባል ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አለመግባት።

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጽሕፈት ቤት የሚገኘው በሰሜን አሜሪካ ኒው ዮርክ ከተማ ነው። የድርጅቱን ውሳኔዎች ለመቀበል ፈቃደኛ የሆነና በቻርተሩ ላይ የሠፈሩትን ግዴታዎች ተቀብሎ ተግባራዊ ለማድረግ የተስማማ ማንኛውም ሰላም ወዳድ ሀገር የድርጅቱ አባል ሊሆን ይችላል።



ምሥል 4.4 የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጽሕፈት ቤት በኒውዮርክ


የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሚከተሉት አካላት አሉት፡-

- ✓ ጠቅላላ ጉባኤ
- ✓ የጸጥታው ምክር ቤት
- ✓ ዋና ጽሕፈት ቤት
- ✓ የምጣኔ ሀብትና የማኅበራዊ ምክር ቤት
- ✓ የሞግዚት አስተዳደር ምክር ቤት
- ✓ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት

ጠቅላላ ጉባኤ

- የተ.መ.ደ. ጠቅላላ ጉባኤ ኃላፊነት ምንድን ነው?

ጠቅላላ ጉባኤ ሁሉንም አባል ሀገሮች የያዘ የድርጅቱ ከፍተኛ አካል ነው። ጉባኤው በየዓመቱ ከመስከረም እስከ ታኅሣሥ አጋማሽ በኒው ዮርክ እንዲሁም ሌሎች አስቸኳይ ጉዳዮች ሲከሰቱ ይሰበሰባል። በጉባኤው እያንዳንዱ አባል ሀገር አንድ ድምፅ አለው። ዓለም አቀፍ ሕግጋትንና መመሪያዎችን ያወጣል። ጉባኤው በአባል ሀገራት መካከል ምጣኔ ሀብታዊ ትብብር እንዲሰፍን እንዲሁም የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ እንዲጎለብት ያበረታታል። ኢትዮጵያም ድርጅቱ ከተመሠረተበት የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ ጀምሮ በአባልነት ተሳታፊ ናት።



ምስል 4.5 የተባበሩት መንግሥታት ጠቅላላ ጉባኤ

የጸጥታ ምክር ቤት

- ደምፅን በደምፅ መሻር ማስት ምን ማስት ነው?

የጸጥታ ምክር ቤት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ከፍተኛው አካል ነው። የምክር ቤቱ ተቀዳሚ ተግባርና ኃላፊነት ዓለም አቀፍ ሰላምና ደኅንነትን ማስጠበቅ ነው። በምክር ቤቱ አምስት ቋሚ አባል ሀገራት ይገኛሉ። እነርሱም ብሪታኒያ፣ ፍራንሲያ፣ አሜሪካ፣ ፈረንሳይና ቻይና ናቸው። የምክር ቤቱ ቋሚ አባል ሀገራት በምክር ቤቱ የሚወሰኑ ውሳኔዎችን ወይም ለውሳኔ የተሰጠ ድምፅን በደምፅ የመሻር መብት (Veto power) አላቸው። ይህም ማለት በሁሉም ቋሚ አባላት ድጋፍ ያላገኘ ውሳኔ ሊተላለፍ አይችልም ማለት ነው።

በምክር ቤቱ በየሁለት ዓመቱ የሚመረጡ ቋሚ አባል ያልሆኑ 15 ሀገራት በአባልነት ይሳተፋሉ። ቋሚ ያልሆኑ የምክር ቤት አባላት ድምፅን በደምፅ የመሻር መብት የላቸውም።

በጸጥታው ምክር ቤት ሥር የሚገኙ ወኪል ድርጅቶች የሚከተሉት ናቸው፡-

- **የከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች ኮሚቴ፡-** ይህ ኮሚቴ ዓለም አቀፍ ሰላም ለማስጠበቅ ወታደራዊ ኃይል እንዴት መጠቀም እንደሚችል የጸጥታውን ምክር ቤት ያማክራል።
- **የጦር መሣሪያ ቅንሳ ኮሚሽን፡-** የጦር መሣሪያዎችን አጠቃቀም ሥርዓት ለማስያዝና እንዲቀነሱ ለማድረግ፣ እንዲሁም የኑኩሊየር ጦር መሣሪያዎችን ጨርሶ ለማስወገድ ዕቅድ ያወጣል።

የጸጥታው ምክር ቤት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊን አመራረጥና ደርጅቱን ለመቀላቀል ጥያቄ የሚያቀርቡ ሀገራትን የመቀበል ሁኔታዎችን ይቆጣጠራል። በተጨማሪም ግጭትና ብጥብጥ በተነሡባቸው አካባቢዎች ያለውን ችግር የሚያጣራ ኮሚሽን የመላክ ሥልጣን አለው።



ምስል 4.6 በተባበሩት መንግሥታት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ

ዋናው ጽሕፈት ቤት

ዋናው ጽሕፈት ቤት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊን ጨምሮ ከተለያዩ አባል ሀገሮች የተወጣጡ 15,000 ሠራተኞች አሉት። ዋናው መሥሪያ ቤት የሚገኘው ኒው ዮርክ ከተማ ሲሆን ሌሎች የተባበሩት መንግሥታት ማዕከላት በጄኔቭ (ስዊዘርላንድ) እና በቪየና (ኦስትሪያ) ከተሞች ይገኛሉ።

የዋናው ጽሕፈት ቤት ዋና ዋና ተግባራት

- የጠቅላላ ጉባኤውንና ልዩ ልዩ ምክር ቤቶችን ውሳኔዎች ተግባራዊ ያደርጋል፤
- በጣም አሳሳቢ የሆኑ ጉዳዮችን ለጠቅላላ ጉባኤ ያቀርባል፤
- የድርጅቱን ዓመታዊ ሪፖርት ያዘጋጃል፤
- የተለያዩ ወኪል ድርጅቶችን ሥራ ያስተባብራል።

የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ በጸጥታው ምክር ቤት አቅራቢነት በጠቅላላ ጉባኤው ለአምስት ዓመት ይሾማል።

ሠንጠረዥ 4.1 የተመድ ዋና ጸሐፊዎች እ.ኤ.አ ከ1946 ዓ.ም. እስከ 2011 ዓ.ም.

| የዋና ጸሐፊዎች ስም | የዋና ጸሐፊዎች ሀገር | የዋና ጸሐፊዎች የአገልግሎት ዘመን እ.ኤ.አ |
|--------------|---|-----------------------------|
| ትሪጊቭ ሳይ |  ኖርዌይ | 1946-1953 እ.ኤ.አ |
| ዳግ ሐመርሾልድ |  ስዊድን | 1953-1961 እ.ኤ.አ |
| ኡ ታንት |  በርማ | 1961-1971 እ.ኤ.አ |
| ኩርት ቫልድሐይም |  ኦስትሪያ | 1972-1981 እ.ኤ.አ |
| ፕራዝ ደ ኩየር |  ፕሪ | 1982-1991 እ.ኤ.አ |
| ቡትርስ ቡትርስ ጋሊ |  ግብጽ | 1992-1996 እ.ኤ.አ |
| ኩሬ አናን |  ጋና | 1997-2007 እ.ኤ.አ |
| ባን - ኪ- ሙን |  ደቡብ ኮሪያ | 2008 እ.ኤ.አ |

የምጣኔ ሀብትና ማኅበራዊ ምክር ቤት

ይህ ምክር ቤት የሚመረጠው በጠቅላላ ጉባኤ ሲሆን ቆይታውም ለሦስት ዓመታት ጊዜ ነው። በማኅበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ሰብአዊና አካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ ጥናትና ውይይት በማካሄድ የውሳኔ ሐሳብ ያቀርባል።

የተመድ ልዩ ልዩ አካላት

- ዓለም አቀፍ የሠራተኛ ድርጅት (ILO)
- የምግብና የእርሻ ድርጅት (FAO)
- የዓለም ጤና ድርጅት (WHO)
- በተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (UNESCO) እና ሌሎችም።

የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት በአዲስ አበባ ከተማ ዓለም አቀፍ የአቅም ግንባታ ተቋም አቋቁሟል።

የሞግዚት አስተዳደር ምክር ቤት

ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ በኋላ (እ.አ.አ. ከ1945 ዓ.ም.) በጦርነቱ የተሸነፉት የኢጣሊያና የጃፓን ቅኝ ግዛቶች በሙሉ ባለ አደራ ግዛቶች ተብለው በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የበላይ ተቆጣጣሪነት ሥር እንዲገቡ ተደርጎአል።

የሞግዚት አስተዳደር ምክር ቤት ግዛቶችን የሚያስተዳድሩ ሀገሮች በግዛታቸው የሚኖረው ሕዝብ የራሱን አስተዳደር እንዲመሠርት ለማዘጋጀትና የሞግዚት አስተዳደር ምክር ቤቱን የበላይ ተቆጣጣሪነት ለመቀበል ቃል ገብተዋል።

በሞግዚት አስተዳደር ምክር ቤት በአባልነት የሚገኙት የአደራ ግዛት ያሏቸውና የሌሏቸው ሀገሮች ቁጥር እኩል ነው። ውሳኔ የሚተላለፈው በአባላት ድምፅ ብልጫ ነው። በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ የሚገኙ ሀገሮች በሙሉ ነጻነታቸውን በማግኘታቸው ይህ አካል ምንም ሥራ የለውም።

ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት

ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በጠቅላላ ጉባኤው የሚመረጡ 15 ዳኞችን ይይዛል። ዳኞች የሚመረጡት ባላቸው ችሎታ እንጂ ዜግነታቸው ታይቶ አይደለም። ነገር ግን ከአንድ ሀገር ሁለት ዳኞች ሊመረጡ አይችሉም። የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መቀመጫ ኔዘርላንድ በሚገኘው ዘ ሐይ ግዛት ነው። ዳኝነት የሚሰጠው በድምፅ ብልጫ ነው። በመንግሥታት መካከል የሚነሱ ግጭቶችን የመፍታት ሥልጣን አለው። በተለያዩ የሕግ ጥያቄዎች ዙሪያ የተባበሩት መንግሥታት አካላትን ያማክራል።

ሀገራት ማንኛውንም ዓይነት የግጭት ጉዳይ ለፍርድ ቤቱ ሲያቀርቡ የሚሠጣቸውን ውሳኔ ለመቀበል አስቀድመው በመስማማት ነው።

የክለሳ ጥያቄዎች 4.3

ክንውን ሀ

በአውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- የፀጥታው ምክር ቤት ተግባራት ምን ምን ናቸው?
- የዋናው ጽሕፈት ቤት ተግባር ምንድነው?
- የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የመጀመሪያው ዋና ፀሐፊ ማን ነበሩ?
- የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ተግባራት ምን ምን ናቸው?
- የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ልዩ ልዩ ወኪል መሥሪያ ቤቶችን ተግባራት አብራሩ።

◆ ዓለም አቀፋዊነት (Globalization)

- ዓለም አቀፋዊነት ማለት ምን ማለት ነው?

የዓለም አቀፋዊነት ጽንሰ ሐሳብ

ዓለም አቀፋዊነት የሚለውን ቃል በተለያዩ መንገዶች መግለጽ ይቻላል። ዓለም አቀፋዊነት በግለሰቦች፣ በሕዝቦችና በሀገሮች መካከል እያደገ የመጣውን ግንኙነቶች ይመለከታል። አስደናቂ የሆነ የመረጃ፣ የባሕል፣ የምጣኔ ሀብትና ቴክኖሎጂ ልውውጥና መጋራትን ይመለከታል። ይህ ሁኔታ ደግሞ በሕዝቦች መካከል የተጠናከረ መደጋገፍን ያስከትላል።

የምጣኔ ሀብት ዓለምአቀፋዊነት

የዓለም አቀፋዊነት ነጸብራቅ የሆኑ በርካታ ተቋማት ይገኛሉ። ለምሳሌ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል። ሁለቱም የገንዘብ ተቋማት በብዙ የዓለም ሀገሮች የጋራ ፖሊሲዎችን ዕድገት ያመቻቻሉ።

ለንገድ፣ ለባህልና ለመረጃ ልውውጥ የተፈጠሩ ጥሩ አጋጣሚዎችና ተግዳሮቶች(Challenges)

ዓለም አቀፋዊነት የሸቀጣ ሸቀጦችን፣ የካፒታልን፣ የአልግሎትና የሠራተኛን ፍላጎት ለማመቻቸት ይረዳ ዘንድ በሀገሮች ድንበሮች ላይ ያለውን እገዳ ያነሣል። ካለፉት ሃምሳ ዓመታት ወዲህ በዓለም አቀፍ ስምምነት መሠረት በዓለም አቀፍ ንግድ ተጥሎ የነበረው ገደብ ዝቅ ተደርጓል። ባለፉት ጥቂት አሥርተ ዓመታት በተለያዩ ሀገሮች ግዙፍ የንግድ ሥራዎች በመመሥረታቸው ምክንያት የዓለም አቀፍ የምጣኔ ሀብት አቅጣጫ ሊለወጥ ችሏል።

በተለያዩ ሀገሮች የንግድ ሥራ የሚሠሩ ከባንያዎች «የብዙ ሀገሮች ማኅበራት» (Multinational Corporations) በመባል ይታወቃሉ። የዓለም አቀፍ የንግድ ማኅበራት ዋነኛ ተግባር የንግድ ሥራውን ባለቤትነት፣ ሥራ አመራር፣ ምርትና ሽያጭ ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገሮች ማስፋፋት ነው። የኮካ ኮላ እና የጂኔራል ሞተርስ ከባንያዎች እንደ ምሳሌ ሊጠቀሱ ይችላሉ። ዛሬ ወደ 35,000 የሚሆኑ በየሀገሩ የሚሠሩ ድርጅቶች በዓለም ላይ ተሠራጭተው ይገኛሉ። 80 በመቶ የሚሆነው የዓለም የንግድ ሥራ የሚንቀሳቀሰው በብዙ ሀገሮች ማኅበራት ሠራተኞች አማካኝነት ነው።

ባሕላዊ ዓለም አቀፋዊነት

ከምጣኔ ሀብታዊ ዓለም አቀፋዊነት ጉን ለጉን ባሕላዊ ዓለም አቀፋዊነት ይገኛል። የባሕላዊ ዓለምአቀፋዊነት ስፋት የሚለካው በምዕራባውያን የመዝናኛ ተግባራትና የመገናኛ ብዙኀን በሚጫወቱት ሚና ነው። ይህን ሁኔታ የምዕራባውያን በተለይም የአሜሪካውያንን ባሕል ለማስፋፋት የሚደረግ የባሕል ወረራ ተጽእኖ እንደ ሆነ የሚያስቡ ወገኖች አሉ። ይህ ሁኔታ በሌላው የዓለም ክፍል ላይ የምዕራባውያንን የአለባበስ፣ የአመጋገብ፣ የአነጋገር፣ የኪነ ጥበብና የሥነ ጥበብ፣ ማኅበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ባህላዊና መንፈሳዊ ባህል ለማስፋፋት የሚደረግ የባሕል ወረራ እንደሆነ በማሰብ የተለያዩ ሀገራት ማንነታቸውንና ባሕላቸውን ለመጠበቅ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በሌላ በኩል **አካባቢያዊ ባሕልን ዓለም አቀፋዊ፣ ዓለም አቀፋዊ ባሕልን አካባቢያዊ** (localizing the globe or globalizing the local) የሚለውን መርሕ የሚያራምዱ ወገኖች የዓለም ሕዝብ ተመሳሳይ ባሕል እንዲኖረው ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። ዓለማችን በዓለም አቀፋዊነት ሂደት ባሕላቸውን፣ ማንነታቸውንና እምነታቸውን ሳይለወጥ መቀጠል በሚፈልጉና ለሕዝቦች መቀራረብና ለዓለም አንድ መሆን ተመሳሳይ ባሕልና እምነት ያስፈልጋል በሚሉ ወገኖች እንቅስቃሴ ተወጥራለች።

የዓለም አቀፋዊነት ወጤቶች

በተለያዩ ተቋማት እየተካሄዱ ያሉት የዓለም አቀፋዊነት መመሪያዎች ለደሀ ሀገሮች በጣም ጠቃሚ ሆነው ተገኝተዋል። የደሀ ሀገሮች ምጣኔ ሀብትና ኢንዱስትሪ ያላደገ በመሆኑ በበለፀጉት ሀገሮች ምጣኔ ሀብትና ኢንዱስትሪዎች በቀላሉ ሊዋጡ ይችላሉ። ይህ ሁኔታ በግልጽ የሚያሳየው በኢንዱስትሪ የበለፀጉ ሀገሮች የኢንዱስትሪ ምርቶችና የባሕል ወጤት በደሀ ሀገሮች በብዛት መገኘታቸውን ነው። እ.አ.አ ከ1955 ዓ.ም. ወዲህ በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ ከፋብሪካ ተመርተው የሚወጡ ቁሳቁሶች መጠን ከመቶ እጥፍ በላይ ጨምሯል። እ.አ.አ ከ2000 ዓ.ም. እስከ 2007 ዓ.ም. ባለው ጊዜ ብቻ ቻይና ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር የምታደርገው የንግድ ልውውጥ በሰባት እጅ አድጓል።

የክለሳ ጥያቄዎች 4.3

ክንውን ለ

ሀ. በእውቀት ላይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- የዓለም አቀፋዊነትን ምንነት ግለጹ።
- የዓለም አቀፋዊነትን መገለጫዎች ዘርዘሩ።
- የዓለም አቀፍ ገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክን ዓላማዎች አብራሩ።
- የዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅቶች (ኩባንያዎች) ምሳሌዎችን ስጡ።

ለ. የሚሠሩ ተግባራት

- በአካባቢያችሁ በስፋት የሚለበሱ አልባሳትን፣ የሚደመጡ ሙዚቃዎችን፣ የሆቴሎች ወይም የተለያዩ የንግድ ተቋማት ስያሜዎችን በማጥናት ከዓለም አቀፋዊነት ተጽእኖ ጋር ያለውን ግንኙነት አስመልክታችሁ አጭር ጽሑፍ በማዘጋጀት ለክፍል ጓደኞቻችሁ በማቅረብ በሰፊው ተወያዩበት።

ቁልፍ ቃላት

- መታቀብ:- ከአስከፊ መጠጦች፣ ፈንጠዘዎች፣ ከገብረ ሥጋ ግንኙነት ወይም ከሌሎች ተግባራት በገልፍላገት ያለማንም አስገዳጅነት ራስን መቆጠብ ወይም ማግለል
- መገለል:- በቆዳ ቀለም፣ በቋንቋ፣ በሙያ ወዘተ. በተገናኘ ከሌላው በተለየ መንገድ መመልከት
- ሥልጣን መስጠት:- ኃላፊነት ወይም ሹመት መስጠት
- ሥርዓተ ጾታ:- ጾታን መሠረት ያደረገ ለወንዶችና ስሌቶች የተሰጠ ማሳበረሰባዊ የሥራ ወይም የሚናከፍ ገጽ
- አድሎ:- ሰዎችን በአኩል አይን አለማየት ወይም አኩል መብት ያለመስጠት
- ኩባንያ:- አንድ አንድ ገለሰብ ለመሥራት ሥልጣን የተሰጠው ቡድን
- የወጣት ፕፋተኝነት:- ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች በሆኑ ወጣቶች የሚፈጸሙ የተለያዩ የወንጀል ድርጊቶችን ያመለክታል።
- ድምፅን በድምፅ መሻር:- አንድን ውሳኔ ወደቅ የማድረግ ወይም የመከላከል ሕጋዊ መብት
- ዓለም አቀፋዊነት:- በግለሰቦች፣ በሕዝቦችና በሀገሮች መካከል አደደገ በመጣው ግንኙነት አማካኝነት አስደናቂ የመረጃ፣ የባሕል፣ የምጣኔ ሀብትና የቴክኖሎጂ ልውውጥና መጋራት

ማጠቃለያ

- ተማሪዎች የኤች. አይ. ቪ. ቫይረስ በደማቸው ላለባቸው ወይም በኤድስ ለታመሙ ወገኖች ድጋፍና እንክብካቤ በመስጠት እንዲሁም በወገኖቻችን ላይ የሚያስከትለውን ማህበረሰባዊ፣ አካላዊ፣ ሥነ አእምሮአዊ ጫና፣ የአድሎና የማግለል ተግባራት ለመቅረፍ ብርቱ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።
- በዓለምና በኢትዮጵያ የሕዝብ ብዛት መጠን በፍጥነት እያደገ ይገኛል። ይህንን ችግር ለመፍታት ሀገራት የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ለማውጣት ተገደዋል። በኢትዮጵያ የወጣው ብሔራዊ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲም በሕዝብ ብዛትና በተፈጥሮ ሀብት መካከል አወንታዊ ግንኙነቶች ለመፍጠርና ዘላቂ ምጣኔ ሀብታዊና አካባቢያዊ ልማትን መሠረት አድርጎ ተዘጋጅቷል።
- ሥርዓተ ጾታን መሠረት ያደረገ የልማት እንቅስቃሴ ለሀገር ዕድገት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የሥርዓተ ጾታ ጥያቄ የመብት ጥያቄ እንጂ የችሮታ ጥያቄ ባለመሆኑ ሁሉም ዜጎች ለሥርዓተ ጾታ እኩልነት ሊታገሉ ይገባል። ሴቶች ለልማትና ለዕድገት የሚያደርጉት የላቀ አስተዋጽኦን ለማሳደግ ሴቶችን ማብቃት አስፈላጊ ነው።
- ወጣት ጥፋተኝነት በወጣቶች የሚፈጸም የወንጀል ተግባር ነው። በብዛት የሚታየው በከተማ አካባቢ ነው። የወጣት ጥፋተኝነት መነሻ ምክንያቶች መልካም ያልሆነ ቤተሰባዊ ግንኙነትና የአካባቢ ሁኔታዎች ናቸው። ለወጣት ጥፋተኞች ኅብረተሰቡና ወላጆች፣ ትምህርት ቤቶችና የሥነ ዜጋና ሥነ ምግባር ክብብ አባላት፣ የምክርና የአመራር አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎች በጋራና በቅንጅት የሚሰጡት ድጋፍ ወጣት ጥፋተኝነትን ለመከላከል ጠቃሚ ናቸው።
- የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የተመሠረተው ዓለም አቀፍ ሰላምና ፀጥታን ለማስከበር፣ በመንግሥታት መካከል የወዳጅነት ግንኙነት ለማሳደግ፣ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ማህበራዊ፣ ባሕላዊና ሰብአዊ ችግሮችን ለማቃለልና ዓለም አቀፍ ትብብርን ለማረጋገጥ ነው። የተባበሩት መንግሥታት ጠቅላላ ጉባኤ፣ የፀጥታው ምክር ቤት፣ ዋናው ጽሕፈት ቤት የምጣኔ ሀብትና ማህበራዊ ምክር ቤት፣ የሞገዚት አስተዳደር ምክር ቤትና ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የተባሉ ስድስት አካላት አሉት። የተባበሩት መንግሥታት ዋና ጽሕፈት ቤት የሚገኘው በኒውዮርክ ከተማ ነው።
- ዓለም አቀፋዊነት በሀገሮችና በግለሰቦች መካከል የሚደረግ የመረጃ፣ የባሕል፣ የተፈጥሮ ሀብትና ቴክኖሎጂ ወዘተ ልውውጦችንና መጋራትን ይመለከታል። በቴክኖሎጂና በኮሙኒኬሽን ዕድገት ምክንያት ዓለም ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ አንድ መንደር መጥታለች። በዓለም አቀፋዊነት ተጽእኖ አንድ ሀገር ባሕሉን፣ እምነቱንና ማንነቱን በሌላው ላይ ሊጭን ወይም ሊያጣ ይችላል። ይህ ለውጥ ደግሞ በምጣኔ ሀብታዊ፣ በፖለቲካዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ይንጸባረቃል።

**ምዕራፍ
አራት**

የክሰሳ ጥያቄዎች

ሀ. የሚከተሉትን ጥያቄዎች «እውነት» ወይም «ሐሰት» በማሰት መልሱ።

1. በኢትዮጵያ ውስጥ ለእናቶች ሞት ዋነኛው ምክንያት ያለ ዕድሜ ማርገዝና መውለድ ነው።
2. በኢትዮጵያ የቤተሰብ ሕግ ለልጃገረዶች ለጋብቻ የሚፈቀደው ዝቅተኛ ዕድሜ 18 ዓመት ነው።
3. የፀጥታው ምክር ቤት አባላት በሙሉ ድምፅን በድምፅ የመሻር ሥልጣን አላቸው።
4. ወጣቶች ራሳቸውንና ሌሎችን ከኤች. አይ.ቪ/ኤድስ የመከላከል ኃላፊነት አለባቸው።

ለ. አዛመዱ

በ “ሀ” ረድፍ የተዘረዘሩትን ሐረግ በ “ለ” ሥር ከቀረቡት ጋር አዛምዱ።

“ሀ”

- _____ 1. የፀጥታ ምክር ቤት
- _____ 2. የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መቀመጫ
- _____ 3. የተዘጋ የተመድ አካል
- _____ 4. የተመድ ጽሕፈት ቤት

“ለ”

- ሀ. ኒው ዮርክ
- ለ. የምጣኔ ሀብትና ማኅበራዊ ምክር ቤት
- ሐ. የሞግዚት አስተዳደር ምክር ቤት
- መ. ሄግ
- ሠ. ቪና
- ረ. ብራስልስ
- ሸ. ግጭቶችን እንዲያጠና ሥልጣን የተሰጠው አካል
- ቀ. የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔዎችን አስፈጻሚ አካል

ሐ. ምርጫ

ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ መርጣችሁ ጻፉ።

1. ከሚከተሉት አንዱ በኢትዮጵያ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ስልት አልተካተተም።
 - ሀ. ለቤተሰብ ትምህርት መስጠት
 - ለ. የልጃገረዶችን ዝቅተኛ የጋብቻ እድሜ ከ15 ዓመት ወደ 18 ዓመት ማሳደግ
 - ሐ. የልጆች ቁጥር በቤተሰቡ ፍላጎት እንዲወሰን ማድረግ
 - መ. በሥነተ-ጥበቃ ጤና ላይ የምርምር መርሐ ግብር እንዲበለጸግ ማመቻቸት
2. ከሚከተሉት መካከል የሴቶች መብት ያልሆነውን ምረጡ
 - ሀ. ከወንዶች እኩል መብት ማግኘት
 - ለ. እኩል የትምህርት ዕድል
 - ሐ. ከ18 በታች ባለ ዕድሜ ማግባት
 - መ. ሀብትንና ንብረትን የመውረስና የማውረስ መብት

ፍተሻ

ልታክናውኗቸው የምትችሉአቸውን ተግባራት ለመግለጽ ይህን ምልክት (✓) በሳጥኑ ውስጥ አስፍሩ

- 1. ኤች አይ.ቪ/ኤድስን ለመዋጋት የሚያስችል የሕይወት ክህሎት አዳብራለሁ።
- 2. የኤች. አይ. ቪ/ኤድስ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለ ወገኖችን የሚንከባከቡ ግለሰቦች አርአያ አድርጌ እክተላለሁ።
- 3. የሕዝብ ዕድገትን ሁኔታ በኢትዮጵያ እተነትናለሁ።
- 4. የሕዝብ ዕድገትን ለመግታት የተነደፉ ስልቶችን እለያለሁ።
- 5. የኢትዮጵያን የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ጠቀሜታንና የድህነት ቅነሳ ስትራቴጂን እደግፋለሁ።
- 6. በጾታና በሥርዓተ ጾታ መካከል ያለውን ልዩነት እገልጻለሁ።
- 7. የጾታ እኩልነትን ገጽታዎች እለያለሁ።
- 8. ወጣቶች የጾታ እኩልነትን በማስፋፋት ዘንድ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አደንቃለሁ።
- 9. በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን በምሳሌ በማቅረብ እወያያለሁ።
- 10. የሴቶችን ተሳትፎ በማሳደግና በጋራ በመሥራት ድህነትን የመቀነስ ጠቀሜታ አረጋግጣለሁ።
- 11. የወጣት ጥፋተኝነትን በምሳሌ እገልጻለሁ።
- 12. ወጣት ጥፋተኝነትን እንዴት መከላከል እንደሚቻል እገልጻለሁ።
- 13. በአካባቢያችን ስላለው የወጣት ጥፋተኝነት ማስታወሻ እጽፋለሁ።
- 14. የተመድን ጠቀሜታና መተዳደሪያ ደንቦች አብራራለሁ።
- 15. የተመድን ዋና ዋና አካላትና ሥራቸውን እለያለሁ።
- 16. የዓለም አቀፋዊነት ትስስር ሐሳብን አስረዳለሁ።
- 17. ለንግድ፣ ለባህልና መረጃ የተፈጠሩ ጥሩ አጋጣሚዎችንና የተደቀኑ ችግሮችን እገልጻለሁ።